



ይ. ቶ 25/03/2020

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ገ. ሰድስተኛ ዓመት ቁጥር ፳፭
አዲስ አበባ መጋቢት ፳ ቀን ፪ሺ፲፪ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መሳተፊነት የወጣ

26th Year No. 25
ADDIS ABABA 17th March, 2020

ግዑዝ	Content
አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፩፻፹፮/፪ሺ፲፪ ዓ.ም የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅገጽ ፲፪ሺ፪፻፸፰	Proclamation No. 1186/2020 The Excise Tax ProclamationPage 12278

አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፩፻፹፮/፪ሺ፲፪ ዓ.ም
የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ

የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸውን ዕቃዎች ዓይነት እንደገና በመፈተሽ በትክክል የቅንጦት ዕቃዎች ናቸው በሚባሉ፣ የጎብኪነት ጤና በሚጎዱ እና የማጎበራዊ ችግር በሚያስከትሉ እንዲሁም መሠረታዊ በመሆናቸው ምክንያት የገበያ ተፈላጊነታቸው በማይቀንስ ዕቃዎች እና አገልግሎቶች ላይ እንዲጣል ማድረግ በማስፈለጉ፤

በማምረቻ ወጪ ላይ ሲሰላ የነበረው የኤክሳይዝ ታክስ በፋብሪካ የመሸጫ ዋጋ እንዲተካ መደረጉ ታክስ ከፋዮች ሊከፍሉት በሚገባ ታክስ ተገማችነት ረገድ ሲያጋጥማቸው የነበረውን ችግር የሚያቃልል መሆኑ ስለታመነበት፤

በሥራ ላይ የነበረው የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ ባለ-በት ጉድለቶች ምክንያት የኤክሳይዝ ታክስን በትክክል በመሰብሰብ ረገድ ያጋጠመውን ችግር መቅረፍ የሚያስችል አዋጅ ማውጣት ተገቢ ሆኖ በመገኘቱ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፶፭(፩) እና (፲፩) መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

PROCLAMATION No. 1186/2020
EXCISE TAX PROCLAMATION

WHEREAS, it has become necessary to review the type of goods on which excise tax has been collected and impose the tax on goods and services that are believed to be luxury, hazardous to health, causes social problems as well as on basic goods which are demand inelastic;

WHEREAS, it is believed that replacement of the current excise tax which was assessed on production cost by ex-factory price will alleviate the problem encountered by taxpayers due to lack of predictability on the amount of tax they are liable to pay;

WHEREAS, to overcome the problems encountered in collecting proper excise tax due to shortcomings in the current excise tax proclamation, it has become necessary to introduce a new law that puts in place a system which alleviates problems so far encountered;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) and (11) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows.

ያንዱ ዋጋ
Unit Price 106.51

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፳፻፩
Negarit G. P.O.Box 80001

ምዕራፍ አንድ

ጠቅላላ

፩. አዋጅ ርዕስ

ይህ አዋጅ “የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ ቁጥር ፩፻፩፻፹፯/፪፻፲፱” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

፪. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

፩/ “አውሮፕላን” ማለት ሰዎችን ወይም ዕቃዎችን በአየር የሚያጓጉዝ ማናቸውም ዓይነት ማጓጓዣ ነው።

፪/ “ግንኙነት በሌላቸው ሰዎች መካከል የሚደረግ ግብይት” ማለት በሁለት ሰዎች መካከል በትክክልኛ የገበያ ዋጋ የሚደረግ ግብይት ነው።

፫/ “ለሰው አገልግሎት የማይውል” ማለት በመጠጥነት ለሰዎች አገልግሎት እንዳይውል ተደርጎ የተሠራ ነው።

፬/ “የአልኮል ማጣሪያ ፋብሪካ” ማለት አልኮል ለማምረት ፈቃድ የተሰጠው ፋብሪካ ነው።

፭/ “የጉምሩክ ቀረጥ” ማለት በገቢ ዕቃዎች ላይ የተጣለ የጉምሩክ ቀረጥ፣ ሱር ታክስ ወይም ሌላ ተመሳሳይ ቀረጥ ነው።

፮/ “የተፈቀደለት የዕቃ መጋዘን” ማለት የታክስ ባለሥልጣን በሚፈቅደው መሠረት የሚጠበቅና የኤክሳይዝ ታክስ ያልተከፈለበት ዕቃ የሚቀመጥበት ቤት ወይም ሥፍራ ነው።

፯/ “የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልበት/የተጣለበት ዕቃ” ማለት ከዚህ አዋጅ ጋር በተያያዘው ሠንጠረዥ ፩ ክፍል ፩ የተዘረዘሩ ዕቃዎች ናቸው።

፰/ “የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልበት/የተጣለበት አገልግሎት” ማለት ከዚህ አዋጅ ጋር በተያያዘው ሠንጠረዥ ፩ ክፍል ፪ የተዘረዘሩት አገልግሎቶች ናቸው።

፱/ “የኤክሳይዝ ታክስ ወይም ታክስ” ማለት በዚህ አዋጅ የተጣለው ታክስ ነው።

፲/ “ከታክሱ ነፃ የሆኑ ዕቃዎች” ማለት ከዚህ አዋጅ ጋር በተያያዘው ሠንጠረዥ ፪ የተመለከቱ ዕቃዎች ናቸው።

፲፩/ “ወደ ውጭ አገር መላክ” ማለት አንድን ዕቃ ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ አገር ወይም የኤክስፖርት ምርቶች ወደሚመረቱበት ዞን መላክ ነው።

CHAPTER ONE

GENERAL

1. Short title

This Proclamation may be cited as “the Excise Tax Proclamation No. 1186/2020.”

2. Definitions

Unless the context otherwise requires, in this Proclamation:

1/ "Aircraft" means every description of conveyance by air of human beings or goods.

2/ "Arm's Length Transaction" means a transaction between persons dealing with each other at Fair, Market Value.

3/ "Denature" means to render unfit for human consumption for drink.

4/ "Distillery" means a licensed distiller's factory.

5/ "Customs Duty" means customs duty, surtax or any other similar tax imposed on the importation of goods.

6/ "Bonded Warehouse" means the building or place destined for storage of specified goods before the tax is paid and secured in accordance with the requirements of the Tax Authority.

7/ "Excisable Goods" means the goods specified in Part I of the First Schedule.

8/ "Excisable Services" means the services specified in Part II of the First Schedule.

9/ "Excise Tax or Tax" means the excise tax imposed under this Proclamation.

10/ "Exempt Goods" means goods specified in the Second Schedule.

11/ "Export" means to take or cause to be taken from Ethiopia to a foreign country, or to an export processing zone.

፲፪/ “የኤክስፖርት ምርቶች የሚመረቱበት ዞን” ማለት ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ ምርቶች የሚመረቱበት በኢንቨስትመንት ቦርድ የሚሰየም ዞን ነው።

፲፫/ “ፋብሪካ” ማለት ፈቃድ የተሰጠው አምራች የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸውን ዕቃዎች የሚያመርትበት ወይም የሚያከማችበት ሥፍራ ሲሆን፣ ኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸው ዕቃዎች ለተጠቃሚው ኅብረተሰብ ለገበያ የሚቀርቡበትን ማናቸውንም የአምራቹን የሥራ ቦታ አይጨምርም።

፲፬/ “ወደአገር ውስጥ ማስገባት” ማለት ዕቃዎችን ከውጭ አገር እና የኤክስፖርት ምርቶች ከሚመረቱበት ዞን ወደ ኢትዮጵያ ማስገባት ወይም እንዲገቡ ማድረግ ነው።

፲፭/ “አስመዲ” ማለት ማናቸውም ወደአገር ውስጥ የሚገቡ ዕቃዎች ባለቤት የሆነ ሰው ወይም ዕቃዎቹ በይዘታው ሥር የሚገኝ ሰው ወይም በዕቃዎቹ ላይ ጥቅም ያለው ሰው ነው።

፲፮/ “የኤክሳይዝ ቴምብር” ማለት የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልበት ዕቃ የኤክሳይዝ ታክስ የተከፈለበት መሆኑን ለማረጋገጥ የሚለጠፍ ምልክት ነው።

፲፯/ “ዓለም አቀፍ ትራፊክ” ማለት አውሮፕላንን በሚመለከት በኢትዮጵያ ውስጥ ከአንድ ቦታ ወደሌላ ቦታ የሚደረገውን በረራ ሳይጨምር አውሮፕላኑን ለአየር በረራ ጥቅም ላይ ማዋል ነው።

፲፰/ “ፈቃድ” ማለት የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸውን አገልግሎቶች በሚመለከት የምገባ የምስክር ወረቀት ሲሆን፣ የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸውን ዕቃዎች በሚመለከት እነዚህን ዕቃዎች ለማምረት በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፯ መሠረት የሚሰጥ ፈቃድ ነው።

፲፱/ “ፈቃድ የተሰጠው የአልኮል አምራች” ማለት በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፯ መሠረት ፈቃድ የተሰጠው አልኮል የሚያመርት ሰው ነው።

፳/ “የተፈቀደለት አምራች” ማለት የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸውን ዕቃዎች የሚያመርት በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፯ መሠረት ፈቃድ የተሰጠው ሰው ነው።

፳፩/ “ማምረት” ማለት፡-
ሀ) የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸውን ዕቃዎች ማምረት፤

12/ “Export Processing Zone” means a zone designated as such by the Management Board of the Ethiopian Investment Commission.

13/ “Factory” means any premises at which a licensed manufacturer is licensed to manufacture and store excisable goods, but does not include any part of the premises through which excisable goods are sold to the public.

14/ “Import” means to bring or cause goods to be brought into Ethiopia from a foreign country, a special economic zone or an export processing zone.

15/ “Importer” in relation to goods, means the person who owns the goods, or any other person who is, for the time being, in possession of or beneficially interested in the goods at the time of importation.

16/ “Excise Stamp” means a mark or an object affixed on excisable goods to indicate that Excise Tax has been paid on such goods;

17/ “International Traffic”, in relation to an aircraft means any operation of the aircraft except as between two places in Ethiopia.

18/ “License” means in case of excisable services, the certificate of registration or in case of excisable goods, the license, issued under Article 17 of this Proclamation.

19/ “Licensed Distiller” means a distiller licensed under Article 17 of this Proclamation.

20/ “Licensed Manufacturer” means a person licensed under Article 17 of this Proclamation to manufacture excisable goods.

21/ “Manufacture” includes:
a) the production of excisable goods;

ለ) የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸውን ዕቃዎች በማምረት ሂደት ማናቸውንም ግብአት ወይም በከፊል የተጠናቀቀ ምርት ማምረት፣ ወይም

ሐ) አልኮልን ማጣራት፣ ማሻሻል፣ ለሚፈለገው አገልግሎት ማዘጋጀት፣ ለሰው አገልግሎት እንዳይውል ማድረግን ይጨምራል፡፡

፳፪/ “ማሻሻል” ማለት የአልኮል መጠጦችን ከሚያመርት ፋብሪካ የአልኮል መጠጥን በመረከብ እንደገና ማጣራት ወይም ልዩ ጣዕም እንዲታከልበት ማድረግ ነው፡፡

፳፫/ “የአልኮል መጠጥ” ማለት ማንኛውም የአልኮል ይዘቱ ከዜሮ ነጥብ አምስት በመቶ (ከዜሮ ነጥብ ፭ በመቶ) በላይ የሆነ የመጠጥ ዓይነት ነው፡፡

፳፬/ “የአልኮል ማጣሪያ መሣሪያ” ማለት ከኢትዮጵያ ባህላዊ ዕቃዎች ውጭ አልኮልን ለማምረት የሚያገለግል መሣሪያ ሲሆን፣ የዚህን መሣሪያ አካላት ይጨምራል፡፡

፳፭/ “ለአውሮፕላን መንገደኞች የሚውል ዕቃ” ማለት በአውሮፕላን የሚጓጓዙ መንገደኞች እንዲጠቀሙበት ወይም ለፍጆታ እንዲያውሉት በዓለም አቀፍ ትራፊክ ላይ የሚገኝ አውሮፕላን ውስጥ የተጫነ ዕቃ ሲሆን፣ በአውሮፕላን ውስጥ ለመንገደኞች የሚሸጥን ዕቃ ይጨምራል፡፡

፳፮/ “ወደአገር ውስጥ ገቡ የሚባልበት ጊዜ” የሚለው ሀገር በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፬ የተሰጠው ትርጉም ይኖረዋል፡፡

፳፯/ “የተጨማሪ እሴት ታክስ” ማለት በተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር ፪፻፹፭/፲፱፻፺፬ የተጣለው ታክስ ነው፡፡

፳፰/ “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው ሰው ነው፡፡

፳፱/ “የታክስ ባለሥልጣን” ማለት የገቢዎች ሚኒስቴር እንዲሁም የየክልሉ እና የከተማ አስተዳደሮች የገቢ ሰብሳቢ አካላት ናቸው፡፡

፴/ “ሚኒስቴር” እና “ሚኒስትር” ማለት እንደቅደም ተከተሉ የገንዘብ ሚኒስቴር እና የገንዘብ ሚኒስትር ነው፡፡

፴፩/ “አዋጅ” ማለት የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ ነው፡፡

b) any intermediate or uncompleted process in the production of excisable goods; or

c) the distilling, rectifying, compounding, or denaturing of spirits.

22/ “Rectify” means to redistill spirits removed from a spirits receiver for the purpose of purifying or adding flavor.

23/ “Spirits” means any drink with zero point five percent (0.5%) or more alcohol volume.

24/ “Still” means a distilling apparatus and includes any part of a still.

25/ “Stores” means goods for use or consumption by passengers or crew on an aircraft or ship while in international traffic, and includes goods for sale on board such aircraft or vessel.

26/ “Time of Importation” has the meaning assigned to it under Article 4 of this Proclamation.

27/ “Value Added Tax” means the Value Added Tax Proclamation No. 285/2002.

28/ “Person” means a natural or juridical person.

29/ “Authority” means the Ministry of Revenue or Tax Authorities of the Regional Governments and City Administrations.

30/ “Minister” and “Ministry” means the Minister of Finance and the Ministry of Finance, respectively.

31/ “Proclamation” means the Excise Tax Proclamation.

፴፪/ “የታክስ አስተዳደር አዋጅ” ማለት የታክስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር ፱ሺ፰፻፲፪/፪ሺ፰ ነው።

፴፫/ በታክስ አስተዳደር አዋጁ ለቃላትና ሐረጎች የተሰጠው ትርጉም በዚህ አዋጅ የተለየ ትርጉም ካልተሰጠው በስተቀር ለዚህ አዋጅም ተፈጻሚ ይሆናል።

፴፬/ ማንኛውም በወንድ ስም የተገለፀው የሴትንም ስም ይጨምራል።

፫. ትክክለኛ የገበያ ዋጋ

፩/ በአንድ የተወሰነ ጊዜ የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸው ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ትክክለኛ የገበያ ዋጋ ነው የሚባለው በዚያን ጊዜ ግንኙነት በሌላቸው ሰዎች መካከል በተካሄደ የጅምላ ግብይት ዕቃው ወይም አገልግሎቱ ሊያስገኝ ይችላል ተብሎ የሚጠበቀው ዋጋ ነው።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት በአንድ የተወሰነ ጊዜ የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸውን ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ትክክለኛ የገበያ ዋጋ ማወቅ ያልተቻለ እንደሆነ በፌዴራል የታክስ አስተዳደር አዋጅ አንቀጽ ፫ ድንጋጌ መሠረት የዕቃው ወይም የአገልግሎቱ ትክክለኛ የገበያ ዋጋ ይወሰናል።

፬. አገልግሎት ቀርቧል ወይም ዕቃዎች ወደአገር ውስጥ ገብተዋል የሚባልበት ጊዜ

፩/ የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸው ዕቃዎች ወደአገር ውስጥ ገቡ የሚባልበት ጊዜ ከሚከተሉት ሁኔታዎች አንዱ ሊሆን ይችላል፡-

ሀ) ለአገር ውስጥ ፍጆታ የሚውሉ የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸው ዕቃዎች ከጉምሩክ ወደቦች ሲወጡ፣ ወደአገር ውስጥ የደረቅ ወደቦች የሚጓጓዙ እና የጉምሩክ ፎርማሊቲን በደረቅ ወደብ የሚያጠናቅቁ ዕቃዎች የጉምሩክ ፎርማሊቲ በሚከናወንበት ጊዜ፤

ለ) ወደአገር ውስጥ ከገቡ በኋላ ወደተፈቀደለት የጉምሩክ መጋዘን የሚጓጓዙ የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸው ዕቃዎች ለአገር ውስጥ ፍጆታ እንዲውሉ በተፈቀደለት የጉምሩክ መጋዘን የጉምሩክ ፎርማሊቲን ሲያጠናቅቁ፤

ሐ) የኤክስፖርት ምርቶች ከሚመረቱበት ዞን የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈላቸው ዕቃዎች ለአገር ውስጥ ፍጆታ እንዲውሉ በሚወጡበት ጊዜ፤

32/ “Tax Administration Proclamation” means Tax Administration Proclamation No. 983/2016.

33/ Unless defined otherwise in this Proclamation the terms and phrases defined in the Tax Administration Proclamation shall also apply to this Proclamation.

34/ any expression in the masculine gender includes the feminine.

3. Fair Market Value

1/ The fair market value of excisable goods or services at a particular time is the price that the goods or services would reasonably be expected to fetch in an arm's length transaction at that time at the wholesale level.

2/ If the open market value of excisable goods or services at a particular time cannot be determined under sub article 1 of this Article, the fair market value shall be the price which is an objective approximation of the price of the goods or services according to Article 3 of the Tax Administration Proclamation.

4. Time of Supply or Importation

1/ The time of importation of excisable goods may be one of the following:

a) for excisable goods cleared for home use directly at the port of importation or goods entered for removal to an inland station and there cleared for home use, at the time of customs clearance;

b) for excisable goods removed to a licensed warehouse subsequent to importation, at the time of final clearance from the warehouse for home use;

c) for excisable goods removed from an export processing zone or special economic zone for home use, at the time of removal for home use;

መ) በሌላ ማናቸውም ሁኔታ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች ወደኢትዮጵያ ሲገቡ፤

፪/ የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለበት የአገልግሎት አቅርቦት ተከናወነ የሚባለው ከሚከተሉት በቀደመው ጊዜ ነው፡-

ሀ) አገልግሎቱ በተሰጠበት ቀን፤

ለ) ለአገልግሎቱ የክፍያ መጠየቂያ ኢንቨይስ በተዘጋጀበት ቀን፤

ሐ) የአገልግሎቱ ክፍያ በሙሉ ወይም በክፍል በተከፈለበት ቀን፡፡

ፆዕራፍ ሁለት

የኤክሳይዝ ታክስ የመክፈል ግዴታ

፩. የኤክሳይዝ ታክስ ስለመጣል

፩/ በዚህ አዋጅ በተደነገገው መሠረት የኤክሳይዝ ታክስ ተብሎ የሚታወቅ ታክስ በሚከተሉት ላይ ተጥሏል፡-

ሀ) በተፈቀደለት አምራች በኢትዮጵያ ውስጥ የሚመረቱ የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸው ዕቃዎች፤

ለ) ወደኢትዮጵያ የሚገቡ የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸው ዕቃዎች፤

ሐ) በተፈቀደለት አገልግሎት ሰጪ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰጡ የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸው አገልግሎቶች፡፡

፪/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፱ በተደነገገው መሠረት ከአዋጁ ጋር በተያያዘው ሠንጠረዥ ፩ የተዘረዘሩት ኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች በሠንጠረዥ በተመለከተው የማስከፈያ ልክ የኤክሳይዝ ታክስ ይከፈልባቸዋል፡፡

፮. የኤክሳይዝ ታክስ የመክፈል ግዴታ

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት በዚህ አዋጅ የተጣለውን የኤክሳይዝ ታክስ የመክፈል ግዴታ አለባቸው፡-

፩/ በኢትዮጵያ የሚመረቱ ዕቃዎች ላይ የተጣለውን የኤክሳይዝ ታክስ የተፈቀደለት አምራች፤

፪/ ወደኢትዮጵያ የሚገቡ ዕቃዎች ላይ የተጣለውን የኤክሳይዝ ታክስ አስመጪው፤

d) in any other case, at the time the excisable goods are brought into Ethiopia.

2/ The time of supply of excisable services shall be the earlier of:

a) the date on which the services are performed;

b) the date on which the invoice for the supply of the services is issued; or

c) the date on which payment for the supply of the services is received, in whole or part.

CHAPTER TWO

LIABILITY FOR EXCISE TAX

5. Imposition of Excise Tax

1/ Subject to this Proclamation, a tax, to be known as excise tax, shall be charged in accordance with the provisions of this Proclamation on:

a) excisable goods manufactured in Ethiopia by a licensed manufacturer;

b) excisable goods imported into Ethiopia;

c) excisable services supplied in Ethiopia by a licensed person.

2/ Excise tax shall be charged at the rate specified in the First Schedule for the excisable goods or services in force at the time the liability arises for excise tax as determined under Article 9 of this Proclamation.

6. Obligation to Pay Excise Tax

The following Shall pay the excise tax imposed under this Proclamation:

1/ on excise tax imposed on goods manufactured in Ethiopia the licensed manufacturer;

2/ on goods imported into Ethiopia the Importer of the excisable goods;

፫/ በኢትዮጵያ ውስጥ በሚሰጡ አገልግሎቶች ላይ የተጣለውን የኤክሳይዝ ታክስ አገልግሎቱን ለመስጠት የተመዘገበው ሰው።

3/ on services supplied in Ethiopia by the registered person.

፮. የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልበት ጊዜ

7. Timing of Liability for Excise Tax

፩/ የተፈቀደለት አምራች በኢትዮጵያ ውስጥ በሚያመርታቸው የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልላቸው ዕቃዎች ላይ የተመረቱት ዕቃዎች ከአምራቹ ፋብሪካ በሚወጡበት ጊዜ የኤክሳይዝ ታክሱን የመክፈል ግዴታ ይቋቋማል።

1/ The liability of a licensed manufacturer for excise tax on excisable goods manufactured in Ethiopia shall arise at the time of removal of the goods from the manufacturer's factory.

፪/ ለዚህ አንቀጽ አፈጻጸም በተፈቀደለት አምራች ፋብሪካ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉ ዕቃዎች ጥቅም ላይ በዋሉበት ጊዜ ከፋብሪካው እንደወጡ ይቆጠራል።

2/ For the purposes of this Proclamation, excisable goods that are consumed in a licensed manufacturer's factory shall be treated as removed from the factory at the time of consumption.

፫/ የኤክሳይዝ ታክስ በተጣለባቸው አገልግሎቶች ላይ የተፈቀደለት ሰው የሚኖርበት የኤክሳይዝ ታክስ የመክፈል ግዴታ አገልግሎቱ በተሰጠበት ጊዜ ይቋቋማል።

3/ The liability of a licensed person for excise tax on excisable services shall arise at the time of the supply of the services.

፬/ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልላቸውን ዕቃዎች ወደአገር ውስጥ የሚያስገባ አሰመጪ በሚከተለው ጊዜ የኤክሳይዝ ታክሱን የመክፈል ግዴታ አለበት፡-

4/ The liability of an importer for excise tax on excisable goods imported into Ethiopia shall arise:

ሀ) ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ በልዩ ሁኔታ ካልፈቀደ በስተቀር የነዳጅ ምርቶች ወደአገር ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ፤

a) for petroleum products, at the time of importation unless under a directive to be issued by the Minister special permits are granted;

ለ) በሌላ በማናቸውም ወደአገር ውስጥ በሚገባ ዕቃ ላይ የተጣለውን የኤክሳይዝ ታክስ፤ ዕቃው ወደአገር ውስጥ ሲገባ።

b) for any other excisable goods, at the time of importation.

፭/ የተፈቀደለት አምራች በዚህ አንቀጽ መሠረት ሊከፍል የሚገባውን የኤክሳይዝ ታክስ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፴፯ በተዘረዘረው አኳኋን መክፈል አለበት፤

5/ A licensed person shall pay the liability for excise tax arising under this Article, in accordance with Article 37 of this Proclamation;

፮/ የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸውን ዕቃዎች ወደአገር ውስጥ የሚያስገባ አሰመጪ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮ መሠረት ሊከፍል የሚገባውን የኤክሳይዝ ታክስ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፴፯ በተዘረዘረው አኳኋን መክፈል አለበት።

6/ An importer shall discharge the liability for excise tax referred to in Article 6 of this Proclamation in accordance with Article 36 of this Proclamation.

፰. ከኤክሳይዝ ታክስ ነፃ የተደረጉ ዕቃዎች እና አገልግሎቶች

8. Goods and Services Not Liable to Excise Tax

፩/ በዚህ አዋጅ ሌሎች አንቀጾች የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ፤ የሚከተሉት ከኤክሳይዝ ታክስ ነፃ ተደርገዋል።

1/ Without Prejudice to the Provision of other Articles of this Proclamation no excise tax shall be charged on the following:

ሀ) ከዚህ አዋጅ ጋር በተያያዘው ሠንጠረዥ ፪ የተመለከቱትን ሁኔታዎች የሚያሟሉ ዕቃዎች፤

ለ) የተፈቀደለት የዕቃ መጋዘንን ጨምሮ በባለሥልጣኑ ቁጥጥር ሥር ሆነው ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ ዕቃዎች፤

ሐ) ከኢትዮጵያ ውጭ የተሰጡ አገልግሎቶች፤

መ) ከታክሱ ባለሥልጣን አስቀድሞ በተሰጠ የጽሑፍ ፈቃድ መሠረት የታክሱ ባለሥልጣን ሠራተኞች በተገኙበት ከተመረቱበት ፋብሪካ ከመውጣታቸው በፊት በአምራቹ ከጥቅም ውጭ እንዲሆኑ የተደረጉ የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸው ዕቃዎች፤

ሠ) ከኤክሳይዝ ታክስ ነፃ የመሆን መብት ላላቸው አካላት የሚሸጡ ኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸው ዕቃዎች እና አገልግሎቶች፤

ረ) ለኢኮኖሚ፣ ለማህበራዊና ለአስተዳደራዊ ምክንያቶች በሚኒስትሩ ከኤክሳይዝ ታክስ ነፃ የተደረጉ ዕቃዎች፤

ሰ) ለሕክምና አገልግሎት እንዲውል ለሰው በመጠጥነት አገልግሎት ሊሰጥ በማይችልበት አኳኋን የተመረተ አልኮል፤

ሸ) በሚከተለው ሁኔታ በአደጋ ወይም በሌላ ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት የጠፉ ወይም የተበላሹ የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸው ዕቃዎች፡-

(፩) ዕቃዎች የመጫን ወይም የማውረድ ተግባርን ጨምሮ ዕቃዎቹ ከአምራቹ ፋብሪካ በመውጣት ላይ ባሉበት ጊዜ፤

(፪) ከፋብሪካው ከመውጣታቸው በፊት ዕቃዎቹ በተመረቱበት በአምራቹ ፋብሪካ ውስጥ ባሉበት ጊዜ፤

(፫) ዕቃዎቹ ኢትዮጵያ ከመድረሳቸው በፊት በአውሮፕላን ወይም በመርከብ በመጓጓዣ ላይ ባሉበት ጊዜ፡፡

፪/ የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸው አገልግሎቶች ከኢትዮጵያ ውጭ የተሰጡ ናቸው የሚባለው አገልግሎቶቹ በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኝ የንግድ ሥራ ቦታ የተሰጡ ሆነው ጥቅም ላይ የሚውሉት ግን ከኢትዮጵያ ወጪ ሲሆኑ ነው፡፡

a) exempt goods which meet the conditions set out in the Second Schedule;

b) excisable goods exported under customs control, including those stored in the approved warehouse;

c) excisable services exported from Ethiopia;

d) excisable goods that the manufacturer has destroyed, with the prior written permission of the Authority, under the supervision of the officer's of the Authority prior to their removal from the factory in which they were manufactured;

e) excisable goods and services that are supplied to entities that are exempt from excise tax by law;

f) goods and services exempted from excise tax by the Minister due to economic, social and administrative reasons;

g) denatured alcohol produced in a manner that it cannot be used for human consumption;

h) excisable goods that have been lost or destroyed by accident or other unavoidable cause:

(1) in the course of removal of the goods by the manufacturer from the manufacturer's factory including when loading or unloading the goods;

(2) in the factory of the manufacturer in which the goods were manufactured before removal from the factory;

(3) on board an aircraft or vessel prior to importation into Ethiopia.

2/ Excisable services shall be considered to be exported from Ethiopia if the services are supplied from a place of business in Ethiopia for use or consumption outside Ethiopia.

፫/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) ተፈፃሚ የሚሆነው የታክሱ ባለሥልጣን አገልግሎቶቹ በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ያልዋሉ መሆኑን ሲያምንበት ነው፡፡

፬/ የተፈቀደለት አምራች በአደጋ ወይም በሌላ ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት ለጠፋ ወይም ለተበላሹ ዕቃዎች ካሣ ያገኘ እንደሆነ እና ካሣው የኤክሳይዝ ታክሱን የሚጨምር ከሆነ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) (መ) ተጠቃሚ ሊሆን አይችልም፡፡

፱. የኤክሳይዝ ታክስ ስሌት መሠረት

፩/ የዚህ አንቀጽ ድንጋጌ ተፈፃሚ የሚሆነው ከአዋጁ ጋር በተያያዘው ሠንጠረዥ ፩ የተጣለው የኤክሳይዝ ታክስ ማስከፊያ መሠረት የዕቃዎቹ ወይም የአገልግሎቶቹ የኤክሳይዝ ታክስ ማስከፊያ ዋጋ በሚሆንበት ጊዜ ነው፡፡

፪/ ወደኢትዮጵያ የሚገቡ ዕቃዎች የኤክሳይዝ ታክስ ማስከፊያ ዋጋ የሚከተሉት ድምር ይሆናል፡-

ሀ) በዕቃው ላይ የጉምሩክ ቀረጥ የሚከፈል ሲሆንም ባይሆንም በጉምሩክ አዋጅ መሠረት የሚሠላው የዕቃው ዋጋ፤

ለ) በጉምሩክ አዋጅ መሠረት ሊከፈል የሚገባው የጉምሩክ ቀረጥ፡፡

፫/ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚመረቱ የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸው ዕቃዎች የኤክሳይዝ ታክስ ማስከፊያ ዋጋ የፋብሪካ መሸጫ ዋጋ ሲሆን፤ የሚከተሉትን አይጨምርም፡-

ሀ) በዕቃ አቅርቦት ላይ የተጣለውን የተጨማሪ እሴት ታክስ፤

ለ) የኤክሳይዝ ቴምብር (ካለ) ወጪ፤ እና

ሐ) የተመሳሽ ዕቃ መያዣዎችን ወጪ፤

፬/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፭) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው አገልግሎቶች ዋጋ የሚከተለው ይሆናል፡-

ሀ) የተመዘገበው ሰው የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸውን አገልግሎቶች የሸጠው ግንኙነት በሌላቸው ሰዎች መካከል በተደረገ ግብይት ከሆነ ተከፋይ የሆነው የአገልግሎቱ ዋጋ፤ ኮሚሽን ወይም ሌላ ክፍያ፤

3/ Sub-Article (2) of this Article shall apply only if the Authority is satisfied that the services have not been consumed in Ethiopia.

4/ Sub-Article (1) (d) shall not apply if the licensed manufacturer has been compensated for the loss of the excisable goods and the compensation includes the excise tax payable on the goods.

9. Excisable Value

1/ This Article shall apply where the First Schedule specifies a rate of excise tax payable by reference to the excisable value of excisable goods or services.

2/ The excisable value of excisable goods imported into Ethiopia shall be the sum total of the following amounts:

a) the customs value of the goods as determined under the Customs Proclamation, whether or not any Customs Duty is payable on the goods;

b) the amount of Customs Duty (if any) payable on the goods under the Customs Proclamation.

3/ The excisable value of excisable goods manufactured in Ethiopia shall be the ex-factory selling price of the goods, but not including the following:

a) the value added tax payable on the supply of the goods;

b) the cost of excise stamps, if any; and

c) the cost of returnable containers.

4/ without Prejudice to the provision of Sub-Article (5) of this Article, the excisable value of excisable services shall be:

a) if the excisable services are supplied by a registered person in an arm's length transaction, the fee, commission or charge payable for the services;

ለ) በሌላ ማናቸውም ሁኔታ የአገልግሎቱ ትክክለኛ የገበያ ዋጋ።

፩/ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልላቸው አገልግሎቶች ዋጋ በአገልግሎቱ ላይ የሚከፈለውን የተጨማሪ እሴት ታክስ አይጨምርም።

፲. ማስተካከያ ስለማድረግ

፩/ ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ ከዚህ አዋጅ ጋር በተያያዘው ሠንጠረዥ ፩ በተመለከተው የማስከፊያ ምጣኔ ላይ ከ፲ በመቶ ያልበለጠ ምጣኔ ሊጨምር ወይም ሊቀንስ ይችላል።

፪/ የታክስ ባለሥልጣኑ ከዚህ አዋጅ ጋር በተያያዘው ሠንጠረዥ ፩ በቁርጥ በተጣለው የኤክሳይዝ ታክስ ማስከፊያ ምጣኔ ላይ ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ቢያንስ በዓመት አንድ ጊዜ የዋጋ ንረት ማስተካከያ ማድረግ አለበት።

፲፩. የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸው ዕቃዎች የፋብሪካ መሸጫ ዋጋ

፩/ የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸው ዕቃዎች የፋብሪካ መሸጫ ዋጋ ነው የሚባለው፡-

ሀ) አምራቹ የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸውን ዕቃዎች የሸጠው ግንኙነት በሌላቸው ሰዎች መካከል በሚደረግ ግብይት ለገዥው የሆነ እንደሆነ፣ ገዥው የከፈለው ዋጋ።

ለ) በሌላ በማናቸውም ሁኔታ ዕቃው ከአምራቹ ፋብሪካ በወጣበት ጊዜ ያለው ትክክለኛ የገበያ ዋጋ።

፪/ በፋብሪካ መሸጫ ዋጋ ላይ የተከፈለው የኤክሳይዝ ታክስ በግብይቱ ደረሰኝ ላይ ተለይቶ መታየት አለበት።

፲፪. የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸው ዕቃዎች መጠን

፩/ ይህ አንቀጽ ተፈጻሚ የሚሆነው ከአዋጁ ጋር በተያያዘው ሠንጠረዥ ፩ መሠረት በዕቃዎቹ ላይ የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለው የዕቃዎቹን ብዛት ወይም ክብደት መሠረት ባደረገ መጠን በሚሆንበት ጊዜ ነው።

፪/ በሚከተሉት ሁኔታዎች የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልላቸው ዕቃዎች የኤክሳይዝ ታክስ ማስከፊያ መጠን የሚወሰነው ከዕቃው ጋር የሚሸጠውን የዕቃውን ማሽኒያ እና በውስጡ የያዘውን ክብደት መሠረት በማድረግ ይሆናል፡-

b) in any other case, the fair market value of the services.

5/ The excisable value of excisable services shall not include the value added tax, if any, payable on the supply of the services.

10. Adjustment for Inflation

1/ The Minister by a directive to be issued it may increase or decrease not exceeding 10% in the rate changed it first schedule in relation to this proclamation.

2/ The Authority shall, in accordance with the directive issued by the Minister, adjust the specific rate of excise tax specified in first schedule of this Proclamation at least once a year to take inflation into account.

11. Ex-factory Selling Price of Excisable Goods

1/ The ex-factory selling price of excisable goods shall be:

a) if the excisable goods are sold by the manufacturer, other than to a purchaser in an arm's length transaction, the price payable by the purchaser;

b) in any other case, the open market value of the goods at the time of removal from the manufacturer's factory.

2/ The Excise tax paid on the ex-factory selling price shall be separately shown in the invoice.

12. Quantity of Excisable Goods

1/ This Article shall apply where the First Schedule specifies a rate of excise tax payable by reference to a quantity measured by volume or weight.

2/ If:

ሀ) የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልላቸው ዕቃዎች ወደኢትዮጵያ በሚገቡበት ወይም በተፈቀደለት አምራች ከተመረቱበት ፋብሪካ በሚወጡበት ጊዜ ከዕቃው ጋር አብሮ ከሚሸጥ ማሸጊያ ጋር ወይም የዚህ ዓይነት ዕቃዎች በችርቻሮ በሚሸጡበት አብዛኛውን ጊዜ አብረው ከሚሸጡ ማሸጊያዎች ጋር ሲሆን፤ እና

ለ) ማሸጊያው፡-

(፩) የተጣራ ክብደቱ ያልተጻፈበት ከሆነ፤ ወይም

(፪) በሚሸጥበት ጊዜ በውስጡ ያለው ይዘት በተለምዶ የሚታወቅ ባለመሆኑ ወይም አብዛኛውን ጊዜ ይዘቱ የሚታወቅ ባለመሆኑ ትክክለኛ ብዛቱን ወይም ክብደቱን ማወቅ የማይቻል ከሆነ፡፡

ሐ) የዕቃው ባለቤት የማሸጊያውን የተጣራ ክብደት ትክክለኛነት የታክስ ባለሥልጣኑን በሚያረካ አኳኋን ማስረዳት ካልቻለ፤ የኤክሳይዝ ታክስ በተጣለባቸው ዕቃዎች ላይ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈለው በማሸጊያው እና በውስጡ በያዘው ዕቃ ጠቅላላ ክብደት ላይ ይሆናል፡፡

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፬) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ፤ በሚከተሉት ሁኔታዎች በማሸጊያው ላይ ከተገለፀው መጠን ያላነሰ ዕቃ በውስጡ እንዳለው ይቆጠራል፡-

ሀ) የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልላቸው ዕቃዎች ወደኢትዮጵያ በሚገቡበት ወይም በተፈቀደለት አምራች ከተመረቱበት ፋብሪካ በሚወጡበት ጊዜ ከዕቃው ጋር አብሮ ከሚሸጥ ማሸጊያ ጋር ወይም የዚህ ዓይነት ዕቃዎች በችርቻሮ በሚሸጡበት አብዛኛውን ጊዜ አብረው ከሚሸጡ ማሸጊያዎች ጋር ሲሆን፤ እና

ለ) ማሸጊያው፡-

(፩) የሚይዘው የተወሰነ ብዛት ያለው ዕቃ በማሸጊያው ላይ የተጻፈበት ከሆነ፤ ወይም

(፪) በሚሸጥበት ጊዜ በውስጡ ያለው ይዘት በተለምዶ የሚታወቅ ከሆነ፡፡

a) excisable goods are imported into Ethiopia, or removed from the factory of a licensed manufacturer, in a package intended for sale with, or of a kind usually sold with the goods in a sale by retail; and

b) the package:

(1) is not marked or labeled with a net weight; or

(2) is not commonly sold as containing, or is not commonly reputed to contain, a specific quantity or weight.

c) the owner of the goods is unable to satisfy the Authority of the correct net weight of the package, the excisable goods shall be liable to excise tax according to the gross weight of the package and its contents.

3/ without prejudice to the provision of sub-article (4) of this Article, if:

a) excisable goods are imported into Ethiopia, or removed from the factory of a licensed manufacturer, in a package intended for sale with, or of a kind usually sold with, the goods in a sale by retail; and

b) the package:

(1) is marked, or labeled as containing a specific quantity of the goods; or

(2) is commonly sold as containing, or is commonly reputed to contain, a specific quantity of the goods, the package shall be treated as containing not less than the specific quantity.

፬/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፫) የተመለከተው ማሽኒያ የያዘው መጠን ከተወሰነው መጠን በላይ የሆነ እንደሆነ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈለው በትክክለኛው መጠን ላይ ይሆናል።

፭/ የታክሱ ባለሥልጣን በማምረት ሂደት ለሚያጋጥም ቁርጥራጭ እና ውዳቂ የሚፈቀደውን መጠን እና የሚፈቀድበትን ሁኔታ በመመሪያ ይወስናል።

፲፫. የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸው አገልግሎቶች የተሰጡበት ቦታ

የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸው አገልግሎቶች የተሰጡት አገልግሎት ሰጪው ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የንግድ ሥራ ቦታ ከሆነ አገልግሎቱ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደተሰጠ ይቆጠራል።

፲፬. በጥሬ ዕቃ/ግብዓት ላይ የተከፈለን ታክስ ስለማቀናነስ

፩/ የተፈቀደለት አምራች የኤክሳይዝ ታክስ በሚከፈልባቸው ወደ አገር ውስጥ በገቡ ወይም በአገር ውስጥ በተመረቱ ጥሬ ዕቃዎች/ግብዓቶች ላይ የኤክሳይዝ ታክስ የከፈለ እንደሆነ እና እነዚህን ጥሬ ዕቃዎች/ግብዓቶች የመጨረሻውን ምርት (ከዚህ በኋላ "የመጨረሻ ምርት") ለማምረት በግብዓትነት የተጠቀመባቸው ከሆኑ፣ በጥሬ ዕቃዎች/ግብዓቶቹ ላይ የተከፈለው ታክስ በመጨረሻ ምርቶቹ ላይ ከሚከፈለው የኤክሳይዝ ታክስ ጋር እንዲቀናነስ ይደረጋል።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተደነገገው አልኮልን፣ ትንባሆን እና ስኳርን አይጨምርም።

**ምዕራፍ ሦስት
ስለፈቃድ
ክፍል አንድ**

ፈቃድ ለማግኘት ስለሚቀርብ ማመልከቻ

፲፮. ፈቃድ ማግኘት የሚያስፈልጋቸው ሥራዎች

፩/ ማንኛውም ሰው ከታክስ ባለሥልጣኑ ፈቃድ ካላገኘ ወይም በታክስ ባለሥልጣኑ ዘንድ ካልተመዘገበ በስተቀር በሚከተሉት ሥራዎች ላይ መሠማራት አይችልም፡-

ሀ) በኢትዮጵያ ውስጥ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸውን ዕቃዎች ማምረት፤

4/ If the package referred to in Sub-Article (3) of this Article contains more than the specific quantity, excise tax shall be computed on the actual quantity.

5/ The Authority may by directive determine and specify the allowance for tare or wastage that may be granted and the conditions under which it is granted.

13. Place of Supply of Excisable Services

A supply of excisable services shall be deemed to be made in Ethiopia if the services are supplied from a place of business of the supplier in Ethiopia.

14. Relief for Raw Materials

1/ Where excise tax has been paid in respect of excisable goods imported into, or manufactured in Ethiopia by a licensed manufacturer and which have been used as raw materials in the manufacture of other excisable goods (hereinafter referred to as "finished goods"), the excise tax paid on the raw materials shall be offset against the excise tax payable on the finished goods.

2/ The provisions of Sub-Article (1) of this Article shall not apply to alcohol, tobacco and sugar.

CHAPTER THREE

LICENSING

Part One

Application for a License

15. Activities Requiring a License

1/ A person shall not undertake any of the following activities unless the person is licensed or registered by the Authority to undertake the activity:

a) the manufacture of excisable goods in Ethiopia;

ለ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳፱ በተደነገገው መሠረት፣ ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ የኤክሳይዝ ቱምብር ሊለጠፍባቸው ይገባል የተባሉ የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸውን ዕቃዎች ማቅረብ፤

ሐ) የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸውን አገልግሎቶች ማቅረብ፤

መ) ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ ፈቃድ የማግኘት ግዴታ በሚጥልባቸው ሌሎች ሥራ ዘርፎች መሠማራት፡፡

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተደነገገውን በመተላለፍ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸውን ዕቃዎች በማምረት ወይም አገልግሎቶችን በመስጠት ሥራ ላይ የተሠማራ ሰው ከዚህ አዋጅ ጋር በተያያዘው ሠንጠረዥ ፩ የተጣለውን የኤክሳይዝ ታክስ እንዲከፍል ይገደዳል፡፡

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) የኤክሳይዝ ታክስ እንዲከፍል የሚገደድ ሰው፡-

ሀ) በታክስ ባለሥልጣኑ በተጠየቀ ጊዜ ታክሱን ወዲያውኑ መክፈል አለበት፤

ለ) ከኤክሳይዝ ታክሱ በተጨማሪ በዚህ አዋጅ እንዲሁም በታክስ አስተዳደር አዋጅ በተደነገገው መሠረት በወንጀል ተጠያቂ ይሆናል እንዲሁም ቅጣትና ወለድ እንዲከፍል ይደረጋል፡፡

፲፮. ለፈቃድ ማመልከቻ ስለማቅረብ

፩/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፮ (፩) በተዘረዘሩት የሥራ መስኮች ለመሠማራት የሚፈልግ ሰው በአንቀጽ ፲፮ (፩) ከተዘረዘሩት መካከል ለሚሠማራበት የሥራ መስክ ፈቃድ እንዲሰጠው ለታክስ ባለሥልጣኑ ማመልከቻ ማቅረብ አለበት፡፡

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት የሚቀርብ ማመልከቻ፡-

ሀ) በተፈቀደው ቅጽ መሠረት ሊቀርብ፤

ለ) የፈቃድ ክፍያ ሊከፈልበት፤

ሐ) በባለሥልጣኑ በተወሰነው አኳኋን ሊቀርብ፤ ይገባል፡፡

b) the importation into Ethiopia of excisable goods specified by the Minister under Article 29 as requiring an excise stamp;

c) the supply of excisable services; or

d) the carrying out of any other activity in Ethiopia for which the Minister by a Directive, may impose a requirement or a license.

2/ A person who manufactures excisable goods or supplies excisable services in contravention of Sub-Article (1) of this Article shall be liable for the excise tax payable in respect of the excisable goods or services at the rate specified in the First Schedule.

3/ A person who is liable to pay the excise tax under Sub-Article (2) of this Article:

a) shall pay the tax immediately upon demand made by the Authority;

b) shall be in addition to any penalty and interest imposed on the person under this Proclamation or the Tax Administration Proclamation.

16. Applications for a License

1/ A person who intends to undertake any of the activities specified in Article 15(1) shall apply to the Authority for a license for any of the activities specified under Article 15 (1).

2/ An application under Sub-Article (1) of this Article shall be:

a) in the prescribed form;

b) accompanied by the prescribed fees;

c) lodged with the Authority in the prescribed manner.

ክፍል ሁለት
ፈቃድ ስለመስጠት

፲፯. ፈቃድ መስጠት

፩/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የታክስ ባለሥልጣን በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፮ መሠረት የሚቀርብለትን ማመልከቻ በመመርመር ለአመልካቹ ፈቃዱን ሊሰጥ ወይም ሊከለክል ይችላል።

፪/ የታክስ ባለሥልጣን ፈቃድ ሊከለክል የሚችለው የሚከተሉት ሁኔታዎች መኖራቸውን ሲያረጋግጥ ይሆናል፡-

ሀ) አመልካቹ በዚህ አዋጅ ወይም በታክስ አስተዳደር አዋጅ መሠረት በታክስ መሰወር ወይም በታክስ ማጭበርበር ወንጀል ተከሶ የተፈረደበት ከሆነ፤

ለ) አመልካቹ በማናቸውም ሕግ እምነት በማጉደል ወይም በማጭበርበር ወንጀል ተከሶ የተፈረደበት ከሆነ፤

ሐ) አመልካቹ፡-

(፩) የክሰረ ወይም ዕዳውን ለመክፈል ያልቻለ ከሆነ፤

(፪) በኪሣራ ምክንያት ሀብቱ በመጣራት ላይ ያለ ወይም ባለአደራ የተሰየመበት ከሆነ፤

መ) ማመልከቻው የቀረበው የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸውን ምርቶች ለማምረት ከሆነ በማመልከቻው የተመለከተው ፋብሪካ፣ ማምረቻ፣ መሣሪያ ምርቱን ለማምረት ወይም የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸውን ዕቃዎች ለመክታተል በቂ ካልሆነ፤

ሠ) አመልካቹ በማናቸውም የታክስ ሕግ በተደነገገው መሠረት ትክክለኛውን የሂሳብ መዝገብ ያልያዘ፣ ወይም በማናቸውም የታክስ ሕግ የተጣለበትን ግዴታ ያልተወጣ ወይም በታክስ ባለሥልጣን በተጠየቀው መሠረት በተወሰነ ጊዜ ውስጥ የሂሳብ መዝገብ የመያዝ ግዴታውን ለመወጣት ግዴታ ለመግባት ያልተስማማ፤

ረ) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) (ሀ) (ለ) (ሐ) እና (ሠ) የተመለከተው ከአመልካቹ ጋር ግንኙነት ያለውን ሰው የሚመለከት ሲሆን፣ ይህ አንቀጽ ተፈጻሚ የሚሆነው የታክስ

Part Two
Issue of Licenses

17. Issue of License

1/ Without Prejudice to the provision of Sub-Article (2) of this Article, the Authority shall consider an application under Article 16 and may grant or refuse to issue the applicant with a license.

2/ The Authority may refuse an application under if satisfied that:

a) the applicant has been convicted of tax evasion or fraud under this Proclamation or the Tax Administration Proclamation;

b) the applicant has been convicted of an offence involving dishonesty or fraud under any law;

c) the applicant:

(1) is or has been declared bankrupt or insolvent;

(2) is in the process of liquidation or receivership;

d) in the case of an application to be a manufacturer of excisable goods, the factory, plant or equipment, specified in the application is not adequate to manufacture or secure excisable goods;

e) the applicant has not kept proper record as required under any tax law or he otherwise failed to comply with his obligations under a tax law; or if he does not agree to comply with his obligation to keep proper records within a given time frame as required by the Authority;

f) paragraphs (a), (b), (c) and (e) of Sub-Article (2) of this Article apply to a person related to the applicant and the Authority is satisfied that the rel-

ባለሥልጣን ከአመልካቹ ጋር ግንኙነት ያለው ሰው ፈቃድ በተጠየቀበት የሥራ መስክ ውስጥ የሚሠግራ ለመሆኑ በቂ ጥርጣሬ ያለው በሚሆንበት ጊዜ ነው።

፫/ በዚህ አዋጅ መሠረት ከሚሰጠው ፈቃድ ጋር በተያያዘ የታክሱ ባለሥልጣን አስፈላጊ መስሎ ከታየው የውል ቃሎችና ሁኔታዎች ወይም ገደቦች እንዲኖሩ ሊያደርግ ይችላል።

፬/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፮ መሠረት የፈቃድ ማመልከቻ ለሚያቀርብ ሰው የታክስ ባለሥልጣኑ በማመልከቻው መሠረት የተሰጠውን ውሳኔ ማመልከቻው ከቀረበበት ቀን ጀምሮ በሚቆጠር የ፴ ቀን ጊዜ ውስጥ በጽሁፍ መግለጽ አለበት። ማመልከቻው ውድቅ የተደረገ ከሆነ ውድቅ የተደረገበት ምክንያት መግለጽ አለበት።

፭/ በዚህ አዋጅ መሠረት የሚሰጠው ፈቃድ በታክስ ባለሥልጣኑ በተሰጠው ፈቃድ ላይ ከተመለከተው ቀን ጀምሮ የሚፀና ሲሆን፣ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳፩ መሠረት ካልተሠረዘ በስተቀር ላልተወሰነ ጊዜ የፀና ይሆናል።

፲፰. የፈቃድ ቅርጽ

፩/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፯ መሠረት የሚሰጠው ፈቃድ በፀደቀው ቅጽ መሠረት የሚሰጥ ይሆናል።

፪/ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልላቸውን ዕቃዎች ለሚያመርት ሰው የሚሰጥ ፈቃድ የሚከተሉትን መያዝ አለበት፡-

ሀ) አምራቹ እንዲያመርት የተፈቀደለትን የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልበትን ዕቃ ምድብ ወይም ምድቦች፤

ለ) አምራቹ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልላቸውን ምርቶች እንዲያመርት የተፈቀደለትን ፋብሪካ/ፋብሪካዎች።

፫/ በዚህ አንቀጽ መሠረት በተሰጠ ፈቃድ የተመለከተው ፋብሪካ ማምረት የሚችለው በፈቃዱ የተመለከተውን የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልበትን ዕቃ ምድብ/ምድቦች ብቻ ነው።

፬/ በዚህ አንቀጽ መሠረት በተሰጠ ፈቃድ በተመለከተው ፋብሪካ የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለላቸውን ዕቃዎች ማምረት የሚችለው በፈቃዱ ላይ አምራች በሚል የተመለከተው ሰው ብቻ ነው።

person is reasonably expected to be involved in the conduct of the activity to which the application relates.

3/ The Authority may impose such terms, conditions or restrictions as it considers appropriate in relation to a license issued under this Article.

4/ The Authority shall give an applicant for a license under Article 16 written notice of the decision on the application within 30 days from the date the application is submitted and if the application is refused, the notice shall include reasons for the refusal.

5/ A license shall take effect from the date specified therein by the Authority and shall unless earlier suspended, remain in force until cancelled under Article 21.

18. Form of License

1/ The license issued under Article 17 shall be in the prescribed form.

2/ A license issued to a manufacturer of excisable goods shall specify the following:

a) the class or classes of excisable goods that the manufacturer is licensed to manufacture;

b) the factory/factories at which the manufacturer is permitted to manufacture excisable goods.

3/ A factory specified in a license issued under this Article shall be used only for the manufacture of the class/classes of excisable goods specified in the license.

4/ Only the person specified as the licensed manufacturer in a license issued under this Article shall manufacture excisable goods in the factory specified in the license.

፮/ የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸውን አገልግሎቶች በማቅረብ ሥራ ላይ ለተሰማራ ሰው የሚሰጠው ፈቃድ የሚሰጠውን አገልግሎት የሚገልፅ መሆን አለበት።

፲፱. ፈቃድ የተሰጠው ሰው ግዴታዎች

፩/ ፈቃድ የተሰጠው ሰው የሚከተሉትን የመፈፀም ግዴታ አለበት፡-

ሀ) የተሰጠውን ፈቃድ ዋና ቅጂ የንግድ ሥራውን በሚያካሂድበት ዋና መሥሪያ ቤቅ በግልጽ በሚታይ ቦታ መለጠፍ፤

ለ) የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸውን አገልግሎቶች በሚመለከት የፈቃዱን የተረጋገጠ ኮፒ የንግድ ሥራውን በሚያካሂድበት ቦታ ሁሉ የመለጠፍ።

፪/ ፈቃድ የተሰጠው ሰው የሚከተሉትን መረጃዎች በሚመለከት ለታክስ ባለሥልጣን በጽሁፍ ማስታወቂያ የመላክ ግዴታ አለበት፡-

ሀ) ፈቃድ የተሰጠበትን ሥራ ያቆመ እንደሆነ፤

ለ) የተፈቀደለት አምራች የሚያከናውነውን ዋና ተግባር መጠሪያ፣ አድራሻ፣ ሥራውን የሚያከናውንበትን ቦታ፣ ባለቤትነት፣ የመተዳደሪያ ደንብ ወይም የሥራውን ባህሪ የለወጠ እንደሆነ፤

ሐ) የተፈቀደለት አምራች የሥራውን እንቅስቃሴ ለተወሰነ ጊዜ በጊዚያዊነት ያቋረጠ እንደሆነ፤ ወይም

መ) የተፈቀደለትን አምራች በሚመለከት የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸውን ዕቃዎች ለማምረት በሚጠቀምበት በፈቃዱ በተመለከተው ፋብሪካ ወይም ማምረቻ እና መሣሪያ ላይ ለውጥ የተደረገ እንደሆነ።

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) መሠረት የሚላከው ማስታወቂያ ለታክስ ባለሥልጣን በሚከተለው ጊዜ ውስጥ እንዲደርስ መደረግ አለበት፡-

ሀ) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) (ሐ) መሠረት የሚቀርበውን ማስታወቂያ በሚመለከት የንግድ ሥራው የተዘጋው ባልታቀደ ሁኔታ ከሆነ፤ የንግድ ሥራውን ለመዘጋት ምክንያት የሆነው ሁኔታ ካጋጠመበት ቀን ጀምሮ በ፯ ቀናት ውስጥ፤

5/ A license issued to a supplier of excisable services shall specify the excisable services offered.

19. Obligations of Licensed Person

1/ A licensed person has the obligation to carry out the following:

a) display in a conspicuous place the original of the license at the principal place of business;

b) in case of excisable services, a certified copy of the license at every other place of business.

2/ A licensed person shall notify the Authority, in writing:

a) if the licensed person ceases to carry on the activity for which the license is issued;

b) if there is any change in the name, address, place of business ownership, constitution, or nature of the principal activity or activities carried on by the licensed person;

c) of any period in which the licensed person closes operations on a temporary basis; or

d) if, the case of a licensed manufacturer, there is any change in the factory specified in the license, or the plant and equipment used to manufacture excisable goods.

3/ A notification under Sub-Article (2) shall be lodged with the Authority:

a) in the case of a notification under Sub-Article (2) (c) of this Article where the closure was unplanned, within 7 days after the event causing the closure;

ለ) በሌላ ማናቸውም ሁኔታ ማስታወቂያውን ለመላክ ምክንያት የሆነው ሁኔታ ባጋጠመ በ፯ ቀናት ውስጥ ለታክስ ባለሥልጣኑ እንዲደርስ መደረግ አለበት።

ክፍል ሦስት

ፈቃድን ስለማገድና ስለመሠረዝ

፳. ፈቃድን ስለማገድ

፩/ የታክሱ ባለሥልጣን ከሚከተሉት ምክንያቶች በአንዱ በዚህ አዋጅ መሠረት የተሰጠውን ፈቃድ ማገድ ይችላል፡-

ሀ) ፈቃድ ከተሰጠው ሰው የንግድ ሥራ ጋር በተያያዘ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፱ (፪) (ሀ)፣ (ለ)፣ ወይም (ሐ) የተዘረዘሩ ሁኔታዎች ያጋጠሙ እንደሆነ፤

ለ) ፈቃድ የተሰጠው ሰው በዚህ አዋጅ ወይም በታክስ አስተዳደር አዋጅ በተመለከተው መሠረት ተገቢውን የሂሳብ መዝገብ ያልያዘ ወይም ማናቸውንም በዚህ አዋጅ የተጣለበትን ግዴታ ያልተወጣ እንደሆነ፤

ሐ) ፈቃድ የተሰጠው ሰው በፈቃዱ የተመለከቱ ሁኔታዎችን የጣሰ እንደሆነ፤

መ) ፈቃድ የተሰጠው ሰው ለታክስ ባለሥልጣኑ የሰጠ ወይም አሳሳች መረጃን የሰጠ እንደሆነ፤

ሠ) የተፈቀደለትን አምራች በሚመለከት፣ በፈቃዱ የተመለከተው ፋብሪካ፣ ማምረቻ ወይም መሣሪያ ኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸውን ምርቶች ለማምረት ከዚያን ጊዜ በኋላ አጥጋቢ ሆነው ያልተገኙ እንደሆነ፤

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት የታክስ ባለሥልጣኑ ፈቃድን ያገደ እንደሆነ ፈቃድ ለተሰጠው ሰው ፈቃዱ የታገደ መሆኑን የሚገልጽ ማስታወቂያ በጽሁፍ መስጠት አለበት።

፫/ ፈቃድን ለማገድ የተሰጠ ውሳኔ ተፈፃሚ የሚሆነው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) መሠረት ማስታወቂያው ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ነው።

፬/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) መሠረት ፈቃዱ የታገደ መሆኑን የሚገልጽ ማስታወቂያ የደረሰው ሰው የዕግዱ ማስታወቂያ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ በ፲፬ ቀናት ውስጥ ወይም የታክስ ባለሥልጣኑ በሚሰጠው ተጨማሪ ጊዜ ውስጥ ዕግዱን በመቃወም የይግባኝ ማመልከቻ ለባለሥልጣኑ የታክስ ቅሬታ አጣሪ የሥራ ክፍል በጽሁፍ ሊያቀርብ ይችላል።

b) in any other case, at least 7 days prior to the event requiring notification occurs to the Authority of Tax.

Part Three

Suspension and Cancellation of Licenses

20. Suspension of License

1/ The Authority may suspend a license issued under this Proclamation if the Authority is satisfied that:

a) any of the matters specified in Article 19 (2) (a), (b) or (c) apply to the licensed person;

b) the licensed person has not kept proper records as required under this Proclamation or the Tax Administration Proclamation, or has otherwise failed to comply with obligations under this Proclamation;

c) the licensed person has breached a condition of the license;

d) the licensed person has made a false or misleading statement to the Authority;

e) for a licensed manufacturer, the factory, or plant or equipment, specified in the license is no longer adequate to manufacture or secure excisable goods.

2/ Where a license is suspended under Sub-Article (1) of this Article, the Authority shall serve the licensed person with written notice of the suspension.

3/ The suspension of a license shall take effect from the date of service of the notice under Sub-Article (2) of this Article.

4/ A person served with a notice of suspension under Sub-Article (2) may, by notice in writing and within 14 days of service of the notice, or within such further time as the Authority may allow, appeal against the suspension to the tax complaint review department of the Authority.

፮/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፬) መሠረት ፈቃድ የተሰጠው ሰው ዕግዱን በመቃወም የይግባኝ ማመልከቻ ያቀረበ እንደሆነ፣ የታክሱ ባለሥልጣን የይግባኝ ማመልከቻው በደረሰው በ፲፬ ቀናት ውስጥ፡-

- ሀ) የይግባኙን አቤቱታ በመቀበል የፈቃዱን ዕገዳ ሊያነሳ፤
- ለ) ፈቃዱ የታገደበት ሰው ዕግዱ እንዲነሳለት ለማድረግ ለዕግዱ ምክንያት የሆኑ ጉድለቶችን በማሟላት ረገድ በማስታወቂያው በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ሊያከናውናቸው የሚገባ ተግባራትን የሚገልጽ ማስታወቂያ እንዲደርሰው በማድረግ፣ በማስታወቂያው በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ተግባራቱን ካከናወነ ዕግዱን የማንሳት፤
- ሐ) ይግባኙን ውድቅ ማድረግና በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳፩ መሰረት ፈቃዱን መሰረዝ ይችላል፡፡

፯/ የታክሱ ባለሥልጣን በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፭) በተመለከተው ጊዜ ውስጥ በንዑስ አንቀጽ የተመለከቱትን እርምጃዎች ካልወሰደ የፈቃዱ ዕገዳ እንደተነሳ ይቆጠራል፡፡

፳፩. ፈቃድን ስለመሠረዝ

፩/ የታክሱ ባለሥልጣን በሚከተሉት ሁኔታዎች በጽሁፍ ማስታወቂያ በመስጠት ፈቃዱን ሊሠርዝ ይችላል፡-

- ሀ) የታክስ ባለሥልጣኑ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፱ (፪) (ሀ) መሠረት ማስታወቂያ የደረሰው ከሆነ፤
- ለ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳(፬) በተወሰነው ጊዜ ውስጥ ፈቃድ የተሰጠው ሰው የፈቃዱን ዕገዳ በመቃወም ይግባኝ ያላቀረበ ከሆነ፤
- ሐ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳ (፭) (ለ) በተሰጠው ማስታወቂያ ወይም በታክሱ ባለሥልጣን በተሰጠ ተጨማሪ ጊዜ ውስጥ ፈቃድ የተሰጠው ሰው በማስታወቂያው የተመለከተውን ሳያሟላ የቀረ እንደሆነ፤
- መ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳ (፭) (ሐ) በተደነገገው መሠረት ፈቃዱ በመታገዱ ምክንያት የቀረበውን ይግባኝ የታክስ ባለሥልጣኑ ውድቅ ያደረገው ከሆነ፡፡

፪/ የፈቃድ መሠረዝ ተፈፃሚ የሚሆነው ፈቃዱ መሠረዙን በሚገልጸው ማስታወቂያ ከተመለከተው ቀን ጀምሮ ነው፡፡

5/ Where a licensed person lodges a notice of appeal in accordance with Sub-Article (4) of this Article, the Authority shall, within 14 days after receipt of the notice, either:

- a) accept the appeal and revoke the suspension of the license;
- b) provide the licensed person with written notice of the action required to be taken before the date specified in the notice to remedy the deficiencies that led to the suspension of the license and revoke the suspension if the action is taken within the specified time; or
- c) reject the appeal and cancel the license in accordance with Article 21 of this proclamation.

6/ If the Authority fails to take action under Sub-Article (5) of this Article within the time specified in that Sub-Article, the suspension shall stand revoked.

21. Cancellation of License

1/ The Authority shall, by notice in writing, cancel the license of a person when:

- a) the Authority has received notification under Article 19 (2) (a);
- b) the person fails to appeal the suspension of the license within the time specified in Article 20 (4);
- c) the person fails to comply with a notice served on the person under Article 20 (5) (b) within the time specified in the notice or within such further time as the Authority may allow;
- d) the Authority rejects an appeal against the suspension of a license under Article 20 (5) (c).

2/ The cancellation of a license takes effect from the date specified in the notice of cancellation.

፫/ ፈቃድ ለተሰጠው ሰው የተሰጠው ፈቃድ መሠረገገን የኤክሳይዥ ታክስ መክፈልን እና የኤክሳይዥ ታክስ ማስታወቂያ ማቅረብን ጨምሮ ፈቃዱ ዐንቶ በነበረበት ጊዜ ባከናወነው ወይም ባላከናወነው ማናቸውም ተግባር ምክንያት በዚህ አዋጅ ወይም በታክስ አስተዳደር አዋጅ መሠረት የሚኖርበትን ተጠያቂነት አያስቀርም፡፡

፳፪. የፈቃድ መታገድ ወይም መሠረገገን የሚኖረው ውጤት

፩/ የተፈቀደለት አምራች የተሰጠው ፈቃድ የታገደ ወይም የተሠረዘ እንደሆነ፤

ሀ) አምራቹ፡-

(ሐ) የኤክሳይዥ ታክስ የተጣለባቸውን ዕቃዎች የማምረቱን ተግባር ወዲያውኑ ማቆም፤

(ከ) የኤክሳይዥ ታክስ በተጣለባቸው በእጁ በሚገኙ እቃዎች ላይ ያልተከፈለውን የኤክሳይዥ ታክስ ወዲያውኑ መክፈል፤

(፫) ከታክሱ ባለሥልጣን በሚሰጠው መመሪያ መሠረት በአምራቹ ፋብሪካ ውስጥ የሚገኙ የኤክሳይዥ ታክስ የሚከፈልላቸውን ዕቃዎች ማስወገድ፤

አለበት፡፡

ለ) የታክሱ ባለሥልጣን፡-

(ሐ) የተፈቀደለት አምራች በፋብሪካው ውስጥ የሚገኙ የኤክሳይዥ ታክስ የሚከፈልላቸውን ዕቃዎች በታክሱ ባለሥልጣን ወደፀደቀ ቦታ እንዲያዘዋውር የማዘዝ፤ እና

(ከ) በዚህ አዋጅ የተደነገጉ ግዴታዎች መፈፀማቸውን ለማረጋገጥ እና የመንግሥትን ገቢ ለመሰብሰብ አስፈላጊ እስኪሆን ድረስ የታክሱ ባለሥልጣን በታክስ አስተዳደር አዋጅ አንቀጽ ፵፩ መሠረት የአምራቹን ፋብሪካ እና በፋብሪካው ውስጥ የሚገኙ የኤክሳይዥ ታክስ የሚከፈልላቸውን ዕቃዎች መያዝ፤ ይችላል፡፡

፪/ የኤክሳይዥ ታክስ የሚከፈልላቸውን አገልግሎቶች ለማቅረብ ፈቃድ የተሰጠው ሰው ፈቃዱ የታገደ ወይም የተሠረዘ እንደሆነ ባለፈቃዱ፡-

ሀ) የኤክሳይዥ ታክስ የሚከፈልበትን አገልግሎት ማቅረቡን ማቆም፤ እና

ለ) የኤክሳይዥ ታክስ በሚከፈልላቸው አገልግሎቶች ላይ ያልተከፈለውን ታክስ መክፈል፤

3/ Any obligation or liability of a licensed person under this Proclamation or the Tax Administration Proclamation in respect of anything done or omitted to be done by the person while licensed, including the obligation to pay excise tax or to file excise tax returns, shall not be affected by cancellation of the person's license.

22. Consequences of Suspension or Cancellation of License

1/ If the license of a licensed manufacturer is suspended or cancelled:

a) the manufacturer shall:

(1) immediately cease to manufacture excisable goods;

(2) immediately pay all excise tax on excisable goods on hand in respect of which tax is still unpaid;

(3) dispose of excisable goods and materials in the manufacturer's factory in accordance with the direction of the Authority;

b) the Authority may:

(1) require the licensed manufacturer to remove excisable goods in the manufacturer's factory to another place approved by the Authority; and

(2) take control of the manufacturer's factory and seize any excisable goods at the factory as may be necessary in accordance with Article 41 of the Tax Administration Proclamation for the protection of revenue and ensure compliance with this Proclamation.

2/ If the license of a person licensed to supply excisable services is suspended or cancelled, the person shall:

a) cease to supply the excisable services; and

b) pay excise tax on excisable services supplied in respect of which tax is still unpaid.

፫/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) ተፈጻሚ ከሚሆንባቸው ውጭ ያለ አሰመጪ ፈቃዱ የታገደ ወይም የተሰረዘ እንደሆነ ፈቃድ የተሰጠበትን የሥራ እንቅስቃሴ ወዲያውኑ ማቆም አለበት፡፡

፬/ የታክስ ባለሥልጣን በፈቃዱ መታገድ ወይም መሠረዝ ምክንያት ያወጣውን ወጪ እንዲተካ ፈቃድ ለተሰጠው ሰው የጽሁፍ ማስታወቂያ ሊሰጠው ይችላል፡፡ የዚህ ዓይነቱ ወጪ ለታክስ አስተዳደር አዋጅ አፈጻጸም እንደታክስ ይቆጠራል፡፡

፳፫. ፈቃድ ከመታገዱ ወይም ከመሠረዙ በፊት የታክስ ባለሥልጣን ሊሰጥ ስለሚገባው ማስጠንቀቂያ

፩/ የታክስ ባለሥልጣን በዚህ አዋጅ መሠረት የተሰጠውን ፈቃድ ለማገድ ወይም ለመሠረዝ ያቀደ እንደሆነ፣ ባለፈቃዱ ሊወሰድ የታቀደውን እርምጃ እንዲያውቀው ከጳጳስ ቀናት በፊት የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ መስጠት አለበት፡፡ ይህም ማስጠንቀቂያ እርምጃው እንዲወሰድ መንስኤ የሆኑትን ሁኔታዎች እና ፈቃድ የተሰጠው ሰው ማስተካከያ ሊያደርግባቸው የሚገባ ጉዳዮችን ጭምር የሚገልጽ መሆን አለበት፡፡

፪/ ፈቃድ የተሰጠው ሰው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት ማስጠንቀቂያው በደረሰው በጳጳስ ቀናት ውስጥ በታክሱ ባለሥልጣን የተጠየቁ የማስተካከያ እርምጃዎችን መውሰድ አለበት፡፡

፫/ የታክስ ባለሥልጣን ፈቃድ የተሰጠው ሰው የወሰዳቸውን የማስተካከያ እርምጃዎች የሚመለከት ሪፖርት በደረሰው በ፲፬ ቀናት ውስጥ የተወሰዱት እርምጃዎች በቂ መሆናቸውን ወይም በማስጠንቀቂያው የተገለጹ እርምጃዎች የሚወሰዱ መሆኑን ለመግለጽ ይችላል፡፡

፬/ በማስጠንቀቂያው የተገለጹ እርምጃዎች የሚወሰዱ መሆኑን እንዲያውቀው የተደረገ ፈቃድ የተሰጠው ሰው በታክስ ባለሥልጣን ውሳኔ ቅር የተሰኘ እንደሆነ፣ ውሳኔው ከተገለፀለት ቀን ጀምሮ በ፲ ቀናት ውስጥ ቅሬታውን ለታክስ ባለሥልጣን የአቤቱታ አጣሪ የሥራ ክፍል ሊያቀርብ ይችላል፡፡

፭/ የአቤቱታ አጣሪ የሥራ ክፍል አቤቱታው በደረሰው በ፲ ቀናት ውስጥ በቀረበው ቅሬታ ላይ ውሳኔ መስጠት አለበት፡፡

3/ If the license of an importer, other than a person to whom Sub-Article (2) of this Article applies, is suspended or cancelled, the person shall immediately cease to undertake the activity for which the license is issued.

4/ The Authority may, by notice in writing, require a licensed person to pay such costs as may be incurred by the Authority as a result of the suspension or cancellation of the person's license as specified in the notice and the costs shall be treated as tax for the purposes of the Tax Administration Proclamation.

23. Authority to Notify Licensee Prior to Suspension, Revocation or Cancellation of a License

1/ Where the Authority seeks to suspend, revoke or cancel a license under this Proclamation, it shall give 21 days' notice to the licensee prior to taking the intended action, giving the grounds upon which such intended action shall be taken, and requiring the licensee to remedy any circumstances which may require to be remedied.

2/ The licensee shall, within 21 days of receipt of the notice, take actions as required by the Authority.

3/ The Authority shall, within 14 days, acknowledge in writing the actions taken by the licensee or proceed to confirm the effect of the intended notified action.

4/ A Licensed Person who receives notification of confirmation of the intended action is dissatisfied with the decision of the Authority may file a notice of objection with the tax compliant Review Department of the Authority within 10 days from receipt of such decision.

5/ The Review Department shall make a decision on the notice of objection within 10 days from receipt of such notice.

፮/ ፈቃድ የተሰጠው ሰው በአቤቱታ አጣሪ የሥራ ክፍል በተሰጠው ውሳኔ ቅር የተሰኘ እንደሆነ ውሳኔው በተገለጸበት በ፲፬ ቀናት ውስጥ ለግብር ይግባኝ ኮሚሽን ይግባኝ ሊያቀርብ የሚችል ሲሆን፣ የይግባኙ ማመልከቻ በ፯ ቀናት ውስጥ ለታክሱ ባለሥልጣን እንዲደርስ ማድረግ አለበት።

፳፬. ስለይግባኝ

፩/ የግብር ይግባኝ ኮሚሽን በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳፫ (፮) መሠረት የቀረበለትን ይግባኝ በታክስ አስተዳደር አዋጅ በተደነገገው ጊዜ ውስጥ መርምሮ ውሳኔ መስጠት አለበት።

፪/ በግብር ይግባኝ ኮሚሽን የተሰጠው ውሳኔ የሕግ ስህተት አለበት ብሎ የሚያምን ፈቃድ የተሰጠው ሰው ወይም የታክስ ባለሥልጣን ውሳኔው በተሰጠ በ፱ ቀናት ውስጥ ይግባኙን ለፌዴራል ክፍተኛው ፍርድ ቤት ሊያቀርብ ይችላል።

**ፆፊፍ አራት
የኤክሳይዝ ታክስ ቁጥጥር**

፳፭. የኤክሳይዝ ታክስ በሚከፈልባቸው ዕቃዎች ላይ የሚደረግ ቁጥጥር

፩/ ፈቃድ በተሰጠው አምራች ፋብሪካ ውስጥ የሚገኙ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች በታክስ ባለሥልጣኑ የኤክሳይዝ ታክስ ቁጥጥር (ከዚህ በኋላ "የኤክሳይዝ ታክስ ቁጥጥር" በሚል የሚጠራ) ይደረግባቸዋል።

፪/ በዚህ አዋጅ መሠረት የኤክሳይዝ ታክስ በሚከፈልባቸው ዕቃዎች ላይ የኤክሳይዝ ታክስ ቁጥጥር የሚደረገው ከሚከተሉት በቀደመው ጊዜ ይሆናል፡-

ሀ) ፈቃድ በተሰጠው አምራች ፋብሪካ ውስጥ የሚገኙ ዕቃዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ከፋብሪካው አስከፊነት፤

ለ) ዕቃዎቹ ከኢትዮጵያ ውጭ እስከሚላኩ ወይም

ሐ) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፱) ወይም በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳ (፩) (ሸ) መሠረት ዕቃዎቹ ከአገልግሎት ውጭ እስከሚደረጉ ወይም እስከሚወጡ ድረስ።

ከ) ዕቃዎች በኤክሳይዝ ታክስ ቁጥጥር ስር እስካልድረሱ።

6/ A Licensed Person dissatisfied with the decision of the Review Department may file a notice of appeal with the Tax Appeal Commission with 14 days after being served with a notice of decision and shall serve the Authority with the appeal application within 7 days of filing.

24. Appeal

1/ The Tax Appeal Commission shall hear and determine the appeal made in accordance with Article 23 (6) of this Proclamation within the time prescribed by the Tax Administration Proclamation.

2/ Any party aggrieved by the decision of the Tax Appeal Commission may appeal to the Federal High Court on question of law within 30 days from the date of the decision.

CHAPTER FOUR

EXCISE TAX CONTROL

25. Excisable Goods under Excise Control

1/ Excisable goods stored in the factory of a licensed manufacturer shall be subject to the control of the Authority (herein after referred to as "excise control").

2/ Excisable goods shall be subject to excise control until the earlier of:

a) the removal of the goods from the factory of a licensed manufacturer for consumption in Ethiopia;

b) until the goods are export from Ethiopia; or

c) the destruction or disposal of goods in accordance with Sub-Article (4) of this Article or Article 8 (1) (h) of this Proclamation.

3/ When goods are subject to excise control:

ሀ) በታክስ ባለሥልጣን ሥልጣን የተሰጠው የባለሥልጣን ሠራተኛ በማናቸውም ጊዜ ዕቃዎቹን መመርመር ይችላል።

ለ) በዚህ አዋጅ መሠረት በታክሱ ባለሥልጣን ከተፈቀደለት ሰው በስተቀር ማናቸውም ሰው ዕቃዎቹን ከፋብሪካ ማውጣት ወይም በማናቸውም ሌላ መንገድ ዕቃዎቹን የሚመለከት ማናቸውንም ተግባር መፈፀም አይችልም።

፬/ ዕቃዎች በኤክሳይዝ ታክስ ቁጥጥር ስር ባሉበት ጊዜ የታክሱ ባለሥልጣን የዕቃው ባለቤት ዕቃዎቹን ለታክሱ ባለሥልጣን እንዲያስረክብ ሊጠይቅ ይችላል። የታክሱ ባለሥልጣን ዕቃዎቹን ከተረከበ በኋላ ዕቃዎቹ በታክሱ ባለሥልጣን በሚሰጥ መመሪያ መሠረት በባለቤቱ ወጪ ሊሸጡ ወይም ከአገልግሎት ውጭ እንዲሆኑ ሊደረግ ወይም ሊወገዱ ይችላል።

፳፯. በኤክሳይዝ ታክስ ቁጥጥር ሥር ያሉ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈሉባቸውን ዕቃዎች በሚመለከት ፈቃድ የተሰጠው አምራች ገደታዎች

፩/ የኤክሳይዝ ታክስ ቁጥጥር የሚደረግባቸው የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈሉባቸው ዕቃዎች በተገቢው የሂሳብ አያያዝ የተመዘገቡ መሆኑን ለማረጋገጥ፣ የተፈቀደለት አምራች፡-

ሀ) የታክሱ ባለሥልጣን በፋብሪካው ውስጥ የሚገኙ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈሉባቸውን ዕቃዎች ወይም ጥሬ ዕቃዎችን ለመመዝገብ፣ ከብደታቸውን ለመለካት፣ ለመቆጣጠር፣ ለመቁጠር እንዲችል ወይም እንደአስፈላጊነቱ ሌሎች ተመሳሳይ የቁጥጥር ሥራዎችን እንዲያከናውን በፋብሪካው ውስጥ የመለኪያ ወይም የመቁጠሪያ መሣሪያዎች እንዲኖሩ እና በሚገባ እንዲጠበቁ የማድረግ፤

ለ) በፋብሪካው ውስጥ የሚገኙ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈሉባቸውን ዕቃዎች የተሟላ ቁጥጥር ለማድረግ በሚያስችል መንገድ የማስቀመጥ፤

ሐ) በፀደቀው ቅጽ መሠረት የጥሬ ዕቃዎችን ምዝገባ ማካሄድ፣ በተለይም በማምረት ሂደት ጥቅም ላይ እንዲውሉ ፋብሪካው የተረከባቸውን ጥሬ ዕቃዎች እና ግብአቶች በእነዚህ ቅጾች ላይ መመዝገብ እና በየወሩ መጨረሻ የምዝገባውን ሚዛን ትክክለኛነት የማረጋገጥ፤

a) an officer authorized by the Authority may, at any time, examine the goods.

b) no person shall, except with authority of the Authority granted in accordance with this Proclamation, remove the goods from a factory or otherwise interfere in any way with the goods.

4/ When goods are subject to excise control, the Authority may permit the owner of those goods to abandon them to the Authority, and on such abandonment the goods may, at the expense of the owner thereof, be destroyed or otherwise disposed of as the Authority may direct.

26. Obligations of Licensed Manufacturer in Relation to Excisable Goods under Excise Control

1/ For the purposes of ensuring proper accounting of excisable goods under excise control, a licensed manufacturer shall:

a) keep and maintain at the factory, metering and measuring devices, and such other equipment as may be necessary in order to enable the Authority to take an account of, or check by weight, gauge or measure all excisable goods or materials in the factory;

b) store excisable goods in the factory in such manner as to facilitate the taking of full account of the goods;

c) keep a materials account in the approved form and enter therein the particulars of all raw materials and intermediate goods received at the factory for use in manufacturing, and balance the account at the end of each month;

መ) በዐደቀው ቅጽ መሠረት የመጨረሻ ምርቶችን ምዝገባ ማከናወን፤ እና በዚህ ቅጽ ላይ በፋብሪካው የተመረቱ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልላቸውን ዕቃዎች እና ከፋብሪካው የወጡ ዕቃዎችን መመዝገብ እና በየወሩ መጨረሻ የምዝገባውን ሚዛን ትክክለኛነት የማረጋገጥ፤

ሠ) የኤክሳይዝ ታክስ በሚከፈልላቸው በፋብሪካው ውስጥ ጥቅም ላይ በዋሉ ዕቃዎች ላይ የኤክሳይዝ ታክስ የተከፈለ መሆኑን የማረጋገጥ፤

ረ) ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ እንዲሟሉ የሚጠየቁ ሁኔታዎችን የማሟላት፤

ግዴታ አለበት፡፡

፪/ ለዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) (ሀ) አፈፃፀም የታክሱ ባለሥልጣን በሚያወጣው መመሪያ ተፈላጊ የሆኑ የመለኪያ ወይም የመቁጠሪያ እንዲሁም ሌሎች አስፈላጊ መሣሪያዎችን ተፈላጊ ባህሪያት ሊወሰን ይችላል፡፡

፫/ የታክሱ ባለሥልጣን፡-

ሀ) ለዚህ አዋጅ አፈፃፀም አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው በማናቸውም ጊዜ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልላቸውን ዕቃዎች ናሙና ከአምራቹ በነፃ የመውሰድ መብት ያለው ሲሆን፤ እነዚህ ናሙናዎች የታክስ ባለሥልጣኑ በሚሰጠው ውሳኔ መሠረት ሊወገዱ ወይም ለአምራቹ ሊመለሱ ይችላሉ፡፡

ለ) በጽሁፍ በሚወሰነው አኳኋን የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልላቸው ዕቃዎች ባለቤት የኤክሳይዝ ታክሱን ሳይከፍል ለገበያ በማይውል መጠን ከፋብሪካው ናሙናዎችን እንዲወሰድ ሊፈቅድ ይችላል፡፡

፳፯. ከአልኮል ማጣሪያ ፋብሪካ ውጭ የአልኮል ማጣሪያ መሣሪያን መያዝ ወይም መጠቀም የተከለከለ ስለመሆኑ

፩/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ፈቃድ ከተሰጠው የአልኮል ማጣሪያ ፋብሪካ ውጭ ማናቸውም ሰው የአልኮል ማጣሪያ መሣሪያን መያዝ ወይም መጠቀም አይችልም፡፡

d) keep a finished goods account in the approved form and enter therein particulars of all excisable goods manufactured therein and delivered therefrom and shall balance the account at the end of each month;

e) ensure that excise tax is paid on any excisable goods consumed at the factory; and

f) comply with such other requirements as may be specified in the directive issued by the Minister.

2/ For the purpose of Sub-Article (1)(a) of this Article, the Authority shall, by a directive, specify the requirements of a measuring or metering device and such other equipment as may be required.

3/ The Authority:

a) may, at any time, take samples of excisable goods free of charge for such purposes of the Proclamation as the Authority may deem necessary, and any such samples shall be disposed of or returned to the Manufacturer as the Authority may direct; or

b) may, subject to such written conditions as the Authority may impose, permit the owner of excisable goods to take samples which are of no commercial value without payment of the excise tax thereon.

27. Keeping or Use of Still otherwise than by Distiller or Rectifier Prohibited

1/ without prejudice to the provision of Sub-Article (2) of this Article, no person other than a licensed distiller or rectifier shall keep or use a still.

፪/ የታክሱ ባለሥልጣን የሚጥላቸው አስገዳጅ ሁኔታዎች እንደተጠበቁ ሆነው በሚከተሉት ምክንያቶች ባለሥልጣኑ ከተፈቀደለት የአልኮል ማጣሪያ ፋብሪካ ውጭ ሌላ ሰው የአልኮል ማጣሪያ መሣሪያ እንዲይዝ ወይም እንዲጠቀምበት ባለሥልጣኑ ሊፈቅድ ይችላል፡-

- ሀ) የአልኮል ማጣሪያ መሣሪያን ለሽያጭ የሚያመርት ወይም የሚይዝ ሲሆን፤
- ለ) መሣሪያው የተያዘው ወይም ጥቅም ላይ የሚውለው ለሙከራ፣ ለጥናት፣ ወይም ለሳይንሳዊ ምርምር ዓላማ ሲሆን፤
- ሐ) የአልኮል ማጣሪያ መሣሪያው የተያዘው ወይም ጥቅም ላይ የሚውለው ከአልኮል መጠጦች ውጭ የሆነ ሌላ ምርት ለማምረት ሲሆን፡፡

፳፰. ከፋብሪካ ወጪ እንደተደረጉ የሚቆጠሩ ዕቃዎች

፩/ የተፈቀደለት አምራች የታክሱን ባለሥልጣን በሚያረካ አኳኋን በፋብሪካው የተመረተውን የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልበት ዕቃ ብዛት በማስረጃ ማረጋገጥ ያልቻለ እንደሆነ፣ በአንድ ወር ውስጥ ተመርቷል በተባለው እና ሊመረት ይችላል ተብሎ በሚታመነው መካከል ያለውን ዕቃ ከኤክሳይዝ ታክስ ቁጥጥር ውጭ ከፋብሪካው ወጪ እንዳደረገ ይቆጠራል፡፡

፪/ የተፈቀደለት አምራች በትክክል ባመረተው እና የተመረተ ዕቃ በሚመዘገብበት ሰነድ ላይ በተመዘገበው መካከል ልዩነት መኖሩን ያወቀ እንደሆነ፣ ይህንኑ ወዲያውኑ ለታክሱ ባለሥልጣን ማስታወቅ አለበት፡፡

**ምዕራፍ አምስት
የኤክሳይዝ ቴምብር**

፳፱. የኤክሳይዝ ቴምብር እና ሌሎች ምልክቶች

፩/ ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ የሚከተሉትን ሊወስን ይችላል፡-

- ሀ) የኤክሳይዝ ቴምብር ሊለጠፍባቸው የሚገባ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸውን ዕቃዎች፤
- ለ) ከኤክሳይዝ ታክስ ነፃ በሆኑ የአልኮል ምርቶች ላይ ሊደረግ የሚገባውን ምልክት፤
- ሐ) የኤክሳይዝ ቴምብር እና ሌሎች ምልክቶች የሚለጠፉባቸውን የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸውን ዕቃዎች የአስተዳደር ሥርዓት፤

2/ The Authority may permit, without prejudice to such conditions as the Authority may impose, the keeping or use of a still by a person other than a licensed distiller or rectifier when the still is:

- a) kept by a person who makes or keeps stills solely for the purpose of sale;
- b) kept or used for experimental, analytical, or scientific purposes;
- c) kept or used for the manufacture of an article other than spirits.

28. Deemed Removal of Excisable Goods

1/ A licensed manufacturer who cannot account, to the satisfaction of the Authority, for any quantity of excisable goods manufactured shall be deemed to have removed those goods from excise control in the month in which the discrepancy arose.

2/ A licensed manufacturer shall notify the Authority of any discrepancies between the manufacturer's actual and recorded inventory as soon as the manufacturer becomes aware of the discrepancy.

**CHAPTER FIVE
EXCISE STAMPS**

29. Excise Stamps and other Markings

1/ The Minister may by directive specify:

- a) the excisable goods to which excise stamps shall be affixed;
- b) the markings that shall be affixed on spirits that are exempt from Excise Tax;
- c) the systems for management of excise stamps and excisable goods;

መ) የኤክሳይዝ ቴምብር ወይም ሌሎች ምልክቶች የሚለጠፉበትን ቦታ እና ጊዜ፡፡

d) the place and time of affixing excise stamps.

፪/ የታክሱ ባለሥልጣን በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት የኤክሳይዝ ቴምብር እና ሌሎች ምልክቶች እንዲለጠፍባቸው በታዘዙ ዕቃዎች ላይ የሚለጠፈውን የኤክሳይዝ ቴምብር እና ሌሎች ምልክቶች ዓይነት እና ይዘት በሚመለከት አገራዊ ተነባቢነት ባላቸው ሁለት ጋዜጣዎች ቢያንስ ለሁለት ጊዜ ያህል ማስታወቂያ ያወጣል፡፡

2/ The Authority shall, by notices to be issued two times in at least two newspapers of national circulation, specify the types and descriptions of excise stamps to be affixed on goods specified under Sub-Article (1) of this Article.

፫/ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች የተመረጡት ለውጭ ገበያ እንዲላኩ ወይም ከዚህ አዋጅ ጋር በተያያዘው ሠንጠረዥ ፪ በተራ ቁጥር ፪ እና ፫ ለተዘረዘሩ ሰዎች የሆነ እንደሆነ፣ በእነዚህ ዕቃዎች ላይ ለሚደረገው ክትትልና ቁጥጥር እንዲያመች ሚኒስትሩ በሚወስነው አኳኝን በዕቃዎቹ ላይ ልዩ ምልክት ሊደረግ ይገባል፡፡

3/ If excisable goods are manufactured for export, or for delivery to persons listed in No. (2) and (3) of the Second Schedule, the goods shall be marked with such inscriptions as the Minister may specify to facilitate the tracking and tracing of the goods.

፬/ ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት የኤክሳይዝ ቴምብር ከመለጠፉ በፊት ማናቸውም ሰው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተዘረዘሩትን የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች የኤክሳይዝ ቴምብር እንዲለጠፍባቸው ከተቀመጡበት ቦታ ማንቀሳቀስ አይችልም፡፡

4/ A person shall not remove excisable goods specified in Sub-Article (1) from the place designated for affixing stamps unless the goods have been affixed with stamps in accordance with the directive.

፭/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፬) የተመለከተው ቢኖርም የታክሱ ባለሥልጣን በተለዩ ሁኔታዎችና ከሚኒስትሩ አስቀድሞ ፈቃድ የተገኘ ሲሆን የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች የኤክሳይዝ ቴምብር ሳይለጠፍባቸው ከኤክሳይዝ ታክስ ቁጥጥር ውጭ እንዲሆኑ ሊያደርግ ይችላል፡፡

5/ Notwithstanding Sub-Article (4) the Authority may in exceptional circumstances, and with prior approval of the Minister, allow removal of excisable goods from excise control without affixing excise stamps on the goods.

ምዕራፍ ስድስት
ስለተመላሽ

CHAPTER SIX
REFUNDS

፴. ተመላሽ

30. Refunds

፩/ በአገር ውስጥ የተመረቱ ወይም ከውጭ አገር የመጡ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች የኤክሳይዝ ታክስ ከተከፈሉባቸው በኋላ ከሚከተሉት ሁኔታዎች አንዱ ያጋጠመ መሆኑን የታክሱ ባለሥልጣን ያረጋገጠ እንደሆነ፣ በአምራቹ ወይም በአስመጪው በሚቀርብ የዕሑፍ ማመልከቻ መሠረት የተከፈለው የኤክሳይዝ ታክስ ተመላሽ ሊደረግ ይችላል፡-

1/ If excise tax has been paid by a person on excisable goods manufactured in, or imported into Ethiopia, the Authority shall, on written application by the person, refund the excise tax paid if satisfied that:

ሀ) በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ከመዋላቸው በፊት፡-

- (፩) ወደኢትዮጵያ በመጓጓዣ ላይ እያሉ ዕቃዎቹ ከጥቅም ውጭ የሆኑ ወይም የተሠረቁ እንደሆኑ፤
- (፪) በኤክሳይዝ ታክስ ቁጥጥር ስር ያሉ ዕቃዎች ከጥቅም ውጭ የሆኑ ወይም የተሠረቁ እንደሆኑ፤
- (፫) በሽያጭ ውሉ መሠረት ገዢው ዕቃውን ለሻጩ የመለሰ እንደሆነ፡፡

ለ) የኤክሳይዝ ታክስ ከተከፈለ በኋላ ፈቃድ በተሰጠው ወይም በተመዘገበ አምራች ከኤክሳይዝ ታክስ ነፃ የሆኑ ዕቃዎችን ለማምረት የዋሉ እንደሆኑ፡፡

፪/ የተፈቀደለት ሰው የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተዘረዘሩትን ሁኔታዎች የሚያሟሉ እንዲሁም የኤክሳይዝ ታክሱን የከፈለ እና ለእነዚህ ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ከገዢው ምንም ዓይነት ክፍያ ያልተቀበለ መሆኑን በማሰረጃ ማረጋገጥ የቻለ እንደሆነ፤ የኤክሳይዝ ታክሱ ተመላሽ እንዲደረግለት ለባለሥልጣኑ በጽሑፍ ማመልከቻ ሊያቀርብ ይችላል፡፡ የታክሱ ባለሥልጣንም የተፈቀደለት ሰው በእነዚህ ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ላይ ምንም ዓይነት የኤክሳይዝ ታክስ ያልተቀበለ መሆኑን ሲያረጋግጥ የተከፈለው የኤክሳይዝ ታክስ ተመላሽ እንዲሆን ሊያደርግ ይችላል፡፡

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) መሠረት የሚቀርበው የተመላሽ ጥያቄ ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት በቀደመው ጊዜ ውስጥ መቅረብ አለበት፡-

- ሀ) ዕቃዎቹ ወይም አገልግሎቶቹ ከተሸጡበት ቀን ጀምሮ በሚቆጠር የአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ፤ ወይም
- ለ) ገዢው በሕግ የከሠረ መሆኑ በተረጋገጠበት ጊዜ፡፡

፬/ በዚህ አንቀጽ መሠረት የኤክሳይዝ ታክስ ተመላሽ እንዲሆን የሚቀርበው ማመልከቻ፡-

- ሀ) በወደቀው ቅጽ መሠረት፤ እና

a) before being consumed or used in Ethiopia:

- (1) the goods have been damaged or stolen during the voyage or transportation to Ethiopia;
- (2) the goods have been damaged or stolen while subject to excise control;
- (3) the buyer has returned the goods to the seller in accordance with the contract of sale.

b) excisable goods that have subsequently been used by a licensed or registered manufacturer to manufacture unexcisable goods after excise tax has been paid;

2/ A licensee may apply to the Authority for a refund of excise tax if the excisable goods or excisable services satisfy the conditions stated in Sub-Article (1) of this Article and he has paid and accounted for excise tax on such goods or services but has not received any payment from the purchaser for the goods or services, and the Authority may refund the excise tax if satisfied that payment for the goods or services has not been received.

3/ An application for a refund under Sub-Article (2) of this Article may be made on the earlier of:

- a) one year from the date of the sale of the goods or services; or
- b) the purchaser becoming legally insolvent.

4/ An application for a refund under this Article shall be:

- a) in the prescribed form; and

ለ) በታክሱ ባለሥልጣን በሚወሰነው አገልግሎት ሆኖ፣ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (5) መሠረት የሚቀርብ የተመላሽ ጥያቄን በሚመለከት የኤክሳይዝ ታክሱ በተከፈለ በ፲፪ ወራት ውስጥ መቅረብ አለበት።

፩/ በዚህ አንቀጽ መሠረት ተመላሽ የሚደረገው የኤክሳይዝ ታክስ መጠን የሚወሰነው በታክስ አስተዳደር አዋጅ በተደነገገው መሠረት ይሆናል።

፪/ ወደአገር ውስጥ ከገቡ በኋላ ተመልሶው ወደውጭ አገር በተላኩ ዕቃዎች ላይ የኤክሳይዝ ታክስ የተከፈለ ከሆነ ወደውጭ አገር በተላኩት ዕቃዎች ላይ የተከፈለው ታክስ በጉምሩክ አዋጅ በተደነገገው መሠረት ተመላሽ ይደረጋል።

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ መሠረት የኤክሳይዝ ታክስ ተመላሽ ከተደረገ በኋላ ፈቃድ የተሰጠው ሰው ከገንጠው ላይ የኤክሳይዝ ታክስን በሙሉ ወይም በከፊል የተቀበለ ከሆነ፣ የኤክሳይዝ ታክሱን በተቀበለ በ፴ ቀናት ውስጥ በተቀበለው መጠን ተመላሽ የተደረገለትን የኤክሳይዝ ታክስ ለታክሱ ባለሥልጣን መመለስ አለበት።

፴፩. ተመላሽ የተከፈለባቸው የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች የተሸጡ ወይም ከተፈቀደበት ዓላማ ውጭ ጥቅም ላይ የሞሉ እንደሆኑ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ስለመሆኑ

፩/ በዚህ አዋጅ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የተመላሽ ክፍያ የተፈፀመባቸው ኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች ተመላሹ ከተከፈለ በኋላ የተሸጡ ወይም ተመላሹ ከተፈቀደበት ዓላማ ውጭ ጥቅም ላይ የሞሉ እንደሆኑ፣ ተመላሹ ባይፈቀድ ኖሮ ዕቃዎቹ ላይ ሊከፈል ይገባ በነበረው ልክ የኤክሳይዝ ታክስ ይከፈልባቸዋል።

፪/ ለማናቸውም ዓላማ የኤክሳይዝ ታክስ ተመላሽ ክፍያ የተፈፀመበት ዕቃ በእጁ የገባ ሰው፣ ዕቃውን ተመላሹ ከተፈቀደበት ዓላማ ውጭ ለመጠቀም ወይም ለመሸጥ፣ የፈለገ እንደሆነ፣ ዕቃው የሚሸጥበትን ወይም ጥቅም ላይ የሚውልበትን ዝርዝር ሁኔታ በሚመለከት ለታክሱ ባለሥልጣን ሪፖርት ማቅረብ እና በዕቃው ላይ ሊከፈል የሚገባውን የኤክሳይዝ ታክስ መክፈል አለበት።

b) lodged with the Authority in the prescribed manner within 12 months from the date of payment of the excise tax, in the case of an application under Sub-Article (1) of this Article;

5/ The amount of a refund of excise tax payable under this Article shall be made in accordance with the Tax Administration Proclamation.

6/ If excise tax has been paid on the importation of excisable goods that have been subsequently exported the tax shall be refunded in accordance with the Customs Proclamation.

7/ If excise tax has been refunded under Sub-Article (5) of this Article and the licensed person has subsequently recovered the whole or part of the excise tax from the purchaser of the goods or services, the licensed person shall repay the refunded excise tax to the Authority to the extent that it has been recovered within 30 days of the recovery.

31. Excisable Goods Subject to a Refund Liable for Excise Tax on Disposal or Inconsistent Use

1/ without prejudice to the provision of this Proclamation, when excisable goods in respect of which a refund of excise Tax has been paid are subsequently disposed of, or used, in a manner inconsistent with the purpose for which the refund was granted, the goods shall be liable for the excise tax that would have been payable on the goods if the refund had not been granted.

2/ When a person who, being in possession of excisable goods in respect of which a refund of excise tax has been granted for any purpose, proposes to dispose of, or use, the goods for a purpose inconsistent with the purpose for which the refund was granted, the person shall furnish the Authority with the particulars of the proposed disposal or use, and shall pay the excise tax thereon.

፴፪. ከኤክሳይዝ ታክስ ነፃ የተደረጉ ዕቃዎች ተመልሰው ወደ አገር ውስጥ የገቡ ወይም ለሽያጭ የዋሉ እንደሆነ ታክሱ የሚከፈል ስለመሆኑ

፩/ በዚህ አዋጅ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች ወደውጭ አገር ከተላኩ ወይም በዓለም አቀፍ ትራፊክ ለመንገዶች አገልግሎት እንዲውሉ በአውሮፕላን ላይ ከተጫኑ በኋላ፣ ለአገር ውስጥ ፍጆታ እንዲውሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ከጭነት የተራገፉ እንደሆኑ፣ አስመልጧቸው ዕቃዎቹ በተራገፉበት ጊዜ ፀንቶ ባለው የማስከፈያ መጣኔ መሠረት በእነዚህ ዕቃዎች ላይ የኤክሳይዝ ታክስ መክፈል አለበት፡፡

፪/ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች ከታክሱ ነፃ ተደርገው ወደአገር ውስጥ ከገቡ ወይም ከተሸጡ በኋላ ተመልሰው ለሽያጭ ከዋሉ ወይም ከተፈቀደበት ዓላማ ውጭ ጥቅም ላይ የዋሉ እንደሆነ የኤክሳይዝ ታክስ ይከፈልባቸዋል፡፡

፴፫. ከኤክሳይዝ ታክስ ነፃ የተደረጉ ዕቃዎች ተመልሰው የተሸጡ ወይም ከተፈቀደበት ዓላማ ውጭ የዋሉ እንደሆነ ታክሱ የሚከፈል ስለመሆኑ

፩/ ማናቸውም ሰው ከዚህ አዋጅ ጋር በተያያዘው ሠንጠረዥ ፪ ከኤክሳይዝ ታክስ ነፃ የተደረጉ ዕቃዎችን ወደአገር ውስጥ ካስገባ ወይም ከገባ በኋላ ዕቃዎቹን መልሶ የሸጠ ወይም ከተፈቀደበት ዓላማ ውጭ ጥቅም ላይ ያዋለ እንደሆነ ዕቃዎቹ በተሸጡበት ወይም ከተፈቀደበት ዓላማ ውጭ ጥቅም ላይ በዋሉበት ቀን ፀንቶ በሚሠራበት የማስከፈያ ልክ መሠረት የኤክሳይዝ ታክስ መክፈል አለበት፡፡

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተደነገገው ቢኖርም ከኤክሳይዝ ታክስ ነፃ ሆነው ወደአገር ውስጥ የገቡ ተሽከርካሪዎችን በሚመለከት ከታክስ ነፃ መብት የተሰጠው የተፈጥሮ ሰው የሞተ እና ተሽከርካሪው በውርስ ለወራሾች የተላለፈ ከሆነ የኤክሳይዝ ታክሱ አይከፈልም፡፡

ምዕራፍ ሰባት

የኤክሳይዝ ታክስ አስተዳደር

፴፬. የታክስ አስተዳደር አዋጅ ተፈፃሚነት

በዚህ አዋጅ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የታክስ አስተዳደር አዋጅ የኤክሳይዝ ታክስ አስተዳደርን በሚመለከት ተፈፃሚነት ይኖረዋል፡፡

32. Exempt Excisable Goods Liable for Excise Tax on Re-importation or Purchase

1/ without prejudice to the provision of thi Proclamation when excisable goods tha have been exported for use as stores on a aircraft operating in international traffic ar subsequently unloaded in Ethiopia for hom use, the importer shall be liable to pa excise tax on such goods at the rate in for at the time of unloading.

2/ Excisable goods imported or purchased fr of excise tax shall be liable for excise tax disposal or inconsistent use.

33. Exempt Excisable Goods Liable for Exc Tax on Disposal or Inconsistent Use

1/ When a person imports or purcha excisable goods which are exempt f excise tax under the Second Schedule the person subsequently disposes of uses, the goods in a manner inconsi with the exemption, the person shal liable to pay excise tax on the goods a rate applicable to goods of that clas description at the time of disposa inconsistent use.

2/ Notwithstanding the provisions of Article (1) of this Article in the case motor vehicle, excise tax shall nc payable where in the case of a n person, that person dies and the own of the motor vehicle is transferred by v bequest to or inheritance by another pe

CHAPTER SEVEN

EXCISE TAX ADMINISTRATION

34. Application of Tax Administ Proclamation

The Tax Administration Proclamation shall this Proclamation apply for the purposes administration of this Proclamation.

፴፮. መዝገብ ስለመያዝ

በዚህ አዋጅ የኤክሳይዝ ታክስ የመክፈል ግዴታ የተጣለበት ማናቸውም ሰው በዚህ አዋጅ በተደነገገው እና ባለሥልጣኑ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት የሂሳብ መዝገብ መያዝ ያለበት ሲሆን፣ የሚይዘውን የሂሳብ መዝገብ በታክስ አስተዳደር አዋጅ ለተመለከተው ጊዜ እና በተመለከተው አኳኝን ጠብቆ ማቆየት አለበት።

፴፯. የኤክሳይዝ ታክስን ስለማስታወቅ

በማናቸውም አንድ ወር የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈል ቢሆንም ባይሆንም የተፈቀደለት አምራች የእያንዳንዱን ወር ሂሳብ የሚቀጥለው ወር ፴ኛው ቀን ከማለፉ በፊት በዐደቀው ቅጽ እና በታዘዘው አኳኝን ለታክሱ ባለሥልጣን ማስታወቅ አለበት።

፴፯. የኤክሳይዝ ታክስን የመክፈል ግዴታን ስለመወጣት

፩/ የተፈቀደለት አምራች በአንድ ወር ውስጥ ከማምረቻው ፋብሪካ ወጪ ባደረጋቸው ዕቃዎች ላይ ሊከፍል የሚገባውን የኤክሳይዝ ታክስ የሚቀጥለው ወር ፴ኛው ቀን ከማለፉ በፊት ለታክሱ ባለሥልጣን ገቢ ማድረግ አለበት።

፪/ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸውን አገልግሎቶች የሚያቀርብ ሰው በአንድ ወር ባቀረባቸው አገልግሎቶች ላይ ሊከፍል የሚገባውን ታክስ የሚቀጥለው ወር ፴ኛው ቀን ከማለፉ በፊት ለታክሱ ባለሥልጣን ገቢ ማድረግ አለበት።

፫/ አስመጪው ወደአገር ውስጥ ባስገባቸው የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች ላይ ሊከፍል የሚገባውን የኤክሳይዝ ታክስ ዕቃዎቹ ወደአገር ውስጥ በገቡበት ጊዜ ለታክሱ ባለሥልጣን መክፈል አለበት።

፬/ ወደአገር ውስጥ በሚገቡ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች ላይ ታክሱ የሚሠላው፣ የሚከፈለው፣ ሂሳብ የሚያዘው እና የታክሱ ዕዳ በአስገዳጅነት የሚሰበሰበው በጉምሩክ ሕግ መሠረት ይሆናል።

፶፬-፭ ስምንት

የወንጀል ጥፋቶችና አስተዳደራዊ ቅጣቶች

፴፰. አስተዳደራዊ ቅጣት

፩/ ፈቃድ ሳይኖረው በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፮ (፩) (ሀ) እና (ለ) የተዘረዘሩትን ተግባራት የሚያከናውን ሰው የሚከተለውን አስተዳደራዊ ቅጣት ይቀጣል፡-

35. Record keeping

A person liable to pay excise tax under this Proclamation shall keep such records as may be specified in this Proclamation or the directive to be issued by the Authority and shall retain the records for the time period and in the manner, specified in the Tax Administration Proclamation.

36. Excise Tax Returns

A licensed manufacturer or a supplier of excisable services shall submit an excise tax return, in the approved form and in the prescribed manner, for each calendar month not later than 30 days of the succeeding month, whether or not any excise tax is payable for that month.

37. Payment of Excise Tax

- 1/ The excise tax payable by a licensed manufacturer in respect of excisable goods removed from a manufacturer's factory during a calendar month shall be paid not later than the 30th day of the succeeding month.
- 2/ The excise tax payable by a supplier of excisable services in respect of supplies of excisable services made by the supplier during a calendar month shall be paid not later than the 30th day of the succeeding month.
- 3/ The excise tax payable by an importer in respect of the importation of excisable goods into Ethiopia shall be paid to the Authority of Tax at the time of importation.
- 4/ For the purpose of assessing, collecting, accounting and enforcing the payment of excise tax on the importation of goods into Ethiopia, the customs law shall apply as if excise tax were customs duty.

CHAPTER EIGHT

OFFENCES AND ADMINISTRATIVE PENALTIES

38. Administrative Penalty

- 1/ A person who undertakes an activity referred to in Article 15 (1) (a) and (b) without being licensed to do so shall be liable to a penalty equal to:

- ሀ) የአዋጁ አንቀጽ ፲፮ (፩) (ሀ) ተፈፃሚ የሚሆንበትን በሚመለከት ፈቃድ ቢሰጠው ኖሮ ሊከፍል ይገባ የነበረውን የኤክሳይዝ ታክስ እጥፍ፤
- ለ) የአዋጁ አንቀጽ ፲፮ (፩) (ለ) ተፈፃሚ የሚሆንበትን ሰው በሚመለከት የኤክሳይዝ ቴምብር ሊለጠፍባቸው በሚገባ የኤክሳይዝ ታክስ በተጣለባቸው ዕቃዎች ላይ ሊከፈል የሚገባውን የኤክሳይዝ ታክስ እጥፍ፡፡
- ፪/ በፈቃዱ ላይ ከተመለከተው በታ ውጭ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸውን ዕቃዎች በማምረት ተግባር ላይ የተሰማራ የተፈቀደለት አምራች በዕቃዎቹ ላይ ሊከፈል የሚገባውን የኤክሳይዝ ታክስ እጥፍ የገንዘብ ቅጣት እንዲከፍል ይገደዳል፡፡
- ፫/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳፰ (፩) የተደነገገው ተፈፃሚ በሚሆንበት ሁኔታ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸውን ዕቃዎች ከኤክሳይዝ ታክስ ቁጥጥር ውጭ ከፋብሪካው ወጪ እንዳደረገ የሚቆጠር የተፈቀደለት አምራች በዕቃዎቹ ላይ ሊከፈል የሚገባውን የኤክሳይዝ ታክስ እጥፍ የገንዘብ ቅጣት እንዲከፍል ይገደዳል፡፡
- ፬/ በዚህ አንቀጽ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ በታክስ አስተዳደር አዋጅ የተጣሉት አስተዳደራዊ ቅጣቶች ለኤክሳይዝ ታክስም ተፈፃሚነት ይኖራቸዋል፡፡

፴፱. ከፈቃድ እና ከኤክሳይዝ ታክስ ቁጥጥር ጋር የተያያዙ የወንጀል ጥፋቶች

- ፩/ ማንኛውም ሰው የዚህን አዋጅ አንቀጽ ፲፮(፫)፣ ፲፰(፬)፣ ፳፯(፩)፣ ፳፰(፩)፣ ፴(፯)፣ ፴፩(፪) እና ፴፪ ድንጋጌዎችን ተላልፎ መገኘቱ በፍርድ ቤት የተረጋገጠ እንደሆነ ከ፫ እስከ ፮ ዓመት ለሚደርስ ዕኑ እስራትና ከብር ፶ሺ እስከ ፩፻ሺ በሚደርስ የገንዘብ ቅጣት ይቀጣል፡፡
- ፪/ የተፈቀደለት አምራች በፈቃዱ ከተመለከተው ሥፍራ ውጭ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸውን ዕቃዎች በማምረት ተግባር ላይ መሰማራቱ በፍርድ ቤት የተረጋገጠ እንደሆነ ከ፮ እስከ ፯ ዓመት በሚደርስ ጽኑ እሥራት እና ከብር ፩፻ሺ እስከ ፪፻ሺ በሚደርስ የገንዘብ ቅጣት ይቀጣል፡፡

- a) double the excise tax that would have been payable if the person were licensed in the case of a person to whom Article 15 (1) (a) applies;
- b) double the amount of excise tax payable in respect of the importation of excisable goods requiring an excise stamp, in the case of a person to whom Article 15 (1) (b) applies.
- 2/ A licensed manufacturer who manufactures excisable goods in premises that are not specified on the manufacturer's license as the factory in which the manufacturer is permitted to manufacture the goods shall be liable to a penalty equal to double the excise tax payable on those goods.
- 3/ If under Article 28 (1) has been applied to deem a licensed manufacturer to have removed excisable goods from excise control, the manufacturer shall be liable to pay a penalty equal to double the excise tax, payable on those goods.
- 4/ Without prejudice to the provision of this Article, the Tax Administration Proclamation shall apply to penalties imposed under this Article.

39. Offences Relating to Licensing and Excise Control

- 1/ Any person who contravenes the provisions of Articles 15(3), 18(4), 26(1), 27(1), 30(7), 31(2), and 32 commits an offence and is liable if convicted to a rigorous imprisonment for a term of 3 to 5 years and a fine of Birr 50,000 to 100, 000.
- 2/ A licensed manufacturer commits an offence if he manufactures excisable goods in premises that are not specified on the manufacturer's license as the factory in which such manufacture is permitted and is liable to a rigorous imprisonment for a term of 5 to 7 years and a fine of Birr100,000 to 200,000.

፫/ የተፈቀደለት አምራች በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፱ (፩) እና ፲፱ (፪) የተደነገገውን ተላልፎ የተገኘ መሆኑ በፍርድ ቤት የተረጋገጠ እንደሆነ ከ፩ እስከ ፫ ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት እና ከብር ፩፻፺ ላይ በሌለው የገንዘብ ቅጣት ይቀጣል።

፬/ ማንኛውም ሰው፡-

ሀ) የዚህን አዋጅ አንቀጽ ፳፭ (፫) (ለ) በመተላለፍ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸውን ዕቃዎች ከኤክሳይዝ ታክስ ቁጥጥር ውጭ ከማምረቻው ፋብሪካ ወጪ ያደረገ እንደሆነ፤

ለ) ፈቃድ ሳይኖረው በኤክሳይዝ ታክስ ቁጥጥር ሥር ያሉ ዕቃዎች ተከማችተው በሚገኙበት ቦታ የገባ እንደሆነ፤

ሐ) የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸውን ዕቃዎች ከኤክሳይዝ ታክስ ቁጥጥር ውጭ ባልተፈቀደ መንገድ ከተከማቹበት ቦታ ወጪ በማድረግ፣ ባህሪያቸውን በመለወጥ ወይም የቁጥጥርን ሥራ በማወክ ረገድ የተባበረ፣ እንደሆነ፣ ጥፋተኛ መሆኑ በፍርድ ቤት ሲረጋገጥ ከ፩ እስከ ፮ ዓመት በሚደርስ ፅኑ እሥራትና ከብር ፩፻፺ እስከ ፪፻፺ የገንዘብ ቅጣት ይቀጣል።

፭/ በዚህ አዋጅ ከተደነገገው ውጭ የተመረቱ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸውን ዕቃዎች ወይም የኤክሳይዝ ታክስ ሳይከፈልባቸው ከተመረቱበት ፋብሪካ ወጪ የተደረጉ ዕቃዎችን የገዛ ወይም ሳይፈቀድለት እነዚህን ዕቃዎች የተቀበለ ወይም በይዘታው ሥር ያደረገ ወይም የኤክሳይዝ ታክስ ያልተከፈልባቸውን ዕቃዎች ለሽያጭ በማዋል ተግባር የተወጣራ ማናቸውም ሰው ጥፋተኛ መሆኑ በፍርድ ቤት ሲረጋገጥ ከ፫ እስከ ፮ ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት እና ከብር ፩፻፺ እስከ ፪፻፺ በሚደርስ የገንዘብ ቅጣት ይቀጣል።

፮/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳፱ ስለኤክሳይዝ ቴምብር የተደነገገውን ተላልፎ የተገኘ ማናቸውም ሰው ጥፋተኛ መሆኑ በፍርድ ቤት ሲረጋገጥ ከ፩ እስከ ፫ ዓመት በሚደርስ እስራት እና ከብር ፶፯ እስከ ፩፻፺ በሚደርስ የገንዘብ ቅጣት ይቀጣል።

3/A licensed person who fails to comply with Articles 19 (1) and 19 (2) commits an offence and is liable if convicted to a rigorous imprisonment for a term of 1 to 3 years and a fine of not more than Birr100, 000.

4/ A person commits an offence if he or she:

a) removes excisable goods from excise control in contravention of Article 25 (3) (b);

b) enters any place where excisable goods are stored under excise control without authorization;

c) is involved in the unauthorized removal, alteration, or interference with excisable goods under excise control and is liable if convicted to a rigorous imprisonment for a term of 5 to 7 years and a fine of Birr 100, 000 to 200,000.

5/Any person who buys, or, without proper authority, receives or has in the person's possession, any excisable goods that have been manufactured contrary to the provisions of this Proclamation, or which have been removed from the place where they ought to have been charged with excise tax before such tax has been charged and either paid or secured or engaged in the trading of excisable goods on which the tax has not been paid commits an offence and is liable, if convicted, to a rigorous imprisonment for a term of 3 to 5 years and a fine of Birr100, 000 to 200,000.

6/ Any person who contravenes Article 29 of this Proclamation, which provide about excise stamps commits an offense and is liable if convicted to an imprisonment for a term of 3 to 5 years and a fine of Birr 50,000 to 100,000.

፵. የታክስ አስተዳደር አዋጅ ተፈጻሚነት

በዚህ አዋጅ ባልተሸፈኑ የኤክሳይዝ ታክስ ወንጀልና አስተዳደራዊ ጥፋቶች ላይ የታክስ አስተዳደር አዋጅ ድንጋጌዎች ተፈጻሚ ይሆናሉ።

**ምዕራፍ ዘጠኝ
Aፎ ልዩ ድንጋጌዎች**

፵፩. ታክስ ላለመክፈል የሚደረግ ስምምነት

፩/ በዚህ አዋጅ የተደነገገው ቢኖርም፣ የታክሱ ባለሥልጣን፡-

- ሀ) የኤክሳይዝ ታክስ ላለመክፈል የሚያስችል ስምምነት የተደረገ መሆኑን፤
- ለ) ማናቸውም ሰው ይህንን ስምምነት በመጠቀም የታክስ ጥቅም ያገኘ መሆኑን፤
- ሐ) የስምምነቱ ይዘት ሲመረመር፣ የስምምነቱ ዋና ዓላማ ተዋዋይ ወይም ሌላ ማናቸውም ሰው የኤክሳይዝ ታክስ ጥቅም እንዲያገኝ መሆኑን መረዳት የሚቻል ከሆነ፣ የታክሱ ባለሥልጣን ስምምነቱ እንዳልተደረገ በመቁጠር የኤክሳይዝ ታክስ ጥቅም ያገኘው ሰው የኤክሳይዝ ታክሱን እንዲከፍል ሊወስን ይችላል።

፪/ የታክሱ ባለሥልጣን በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ከተገለፀው ውሳኔ ላይ የደረሰ እንደሆነ ይህንን የሚገልጽ የውሳኔ ማስታወቂያ ታክሱን መክፈል ላለበት ሰው መላክ አለበት።

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት የታክሱ ባለሥልጣን ውሳኔ ሲሰጥ የሚችለው የኤክሳይዝ ታክስ የመክፈል ግዴታው ከተቋቋመበት ወር የመጨረሻ ቀን ጀምሮ በ፩ ዓመት ጊዜ ውስጥ ነው።

፬/ በዚህ አንቀጽ አፈጻጸም፡-

ሀ) “ስምምነት” በመግባባት የተፈፀመ፣ በግልጽ የተፈፀመ ወይም በትርጉም የሚደረሰበት ወይም በሌላ ፊት ተፈጻሚነት ያለው ቢሆንም ባይሆንም ድርጊት፣ ውልግ፣ ማመቻቸትን፣ ቃል ኪዳንን፣ ዕቅድን፣ የውሳኔ ሀሳብን ወይም ግዴታ መግባትን ይጨምራል።

ለ) “የታክስ ጥቅም” ማለት፡-

40. Applicability of the Tax Administration Proclamation

The provisions of the Tax Administration Proclamation shall be applicable on Excise Tax offences and penalties that are not provided under this Proclamation.

**CHAPTER NINE
MISCELLANEOUS PROVISIONS**

41. Tax Avoidance Schemes

1/ Notwithstanding the provisions of this Proclamation, if the Authority of Tax is satisfied that:

- a) a scheme has been entered into or carried out excise Tax;
- b) a person has obtained a tax benefit in connection with the scheme;
- c) having regard to the substance of the scheme, it would be concluded that the person, or any other, who entered into or carried out the scheme did so for the sole or main purpose of enabling the person to obtain the tax benefit, the Authority may determine the excise tax liability of the person who obtained the tax benefit as if the scheme had not been entered into or carried out.

2/ If a determination is made in accordance with Sub-Article (1) of this Article, the Authority shall issue an assessment giving effect to the determination.

3/ A determination in accordance with Sub-Article (1) of this Article shall be made within 5 years from the last day of the month in which the excise tax liability arose.

4/ In this Article:

a) “scheme” includes a course of action, an agreement, arrangement, promise, plan, proposal, or undertaking, whether express or implied, and whether or not legally enforceable.

b) “tax benefit” means:

(፩) የኤክሳይዝ ታክስ ከመክፈል ግዴታ ነፃ መሆንን ጨምሮ ሊከፈል የሚገባውን የኤክሳይዝ ታክስ መጠን መቀነስ፤

(፪) የኤክሳይዝ ታክስ ተመላሽ የማግኘት መብትን ማቋቋም፤

(፫) የኤክሳይዝ ታክስ የመክፈል ግዴታ የሚፀናበትን ቀን ማዘግየት፤

(፬) የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልበትን ቀን በማዘግየት ሌላ ማናቸውንም ጥቅም ማስገኘት፤

(፭) ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን የሚያስገኝ ጥቅም፡-

ሀ) የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ታክሱ የማይከፈልባቸው እንዲሆኑ ማድረግ፤

ለ) የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች አነስተኛ የኤክሳይዝ ታክስ እንዲከፈልባቸው ማድረግ፤

፵፪. ደንብና መመሪያ የማውጣት ሥልጣን

፩/ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ለዚህ አዋጅ አፈፃፀም የሚያገዝ ደንብ ሊያወጣ ይችላል፡፡

፪/ ሚኒስትሩ ለዚህ አዋጅ እና በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት ለሚወጣ ደንብ አፈፃፀም መመሪያ ሊያወጣ ይችላል፡፡

፵፫. የመሸጋገሪያ ድንጋጌዎች

፩/ በዚህ አዋጅ ምዕራፍ ፫ ክፍል ፩ ፈቃድ ስለማውጣት የተደነገገው ቢኖርም የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸውን ዕቃዎች በማምረት ወይም አገልግሎት በመስጠት የተሠማራ ማናቸውም ሰው ፈቃድ ባይኖረውም ወይም ባይመዘገብም ይህ አዋጅ ከወጣበት ቀን አንስቶ እስከ ፮ ወር ድረስ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸውን ዕቃዎች የማምረት ወይም ወደአገር ውስጥ የማስገባት ወይም አገልግሎት የመስጠት ሥራ ማከናወን ይችላል፡፡

፪/ ይህ አዋጅ ከፀናበት ቀን በፊት በተመረቱ የኤክሳይዝ ታክስ ባልተከፈለባቸው ዕቃዎች ላይ የኤክሳይዝ ታክስ የሚሠላውና የሚሰበሰበው በዚህ አዋጅ መሠረት ይሆናል፡፡

(1) a reduction in the liability of a person to pay excise tax, including a reduction of the liability to zero;

(2) an entitlement to a refund of excise tax;

(3) a postponement of a liability for the payment of excise tax;

(4) any other advantage arising to the person because of a delay in payment of excise tax;

(5) anything that causes:

a) excisable goods not to be excisable goods or excisable services not to be excisable services;

b) excisable goods or excisable services to be subject to a lower rate of excise tax.

42. Regulation and Directive

1/ The Council of Ministers may issue Regulation for the better carrying out of the provisions of this Proclamation.

2/ The Minister shall issue directives for the proper implementation of this Proclamation and Regulation to be issued in accordance with Sub-Article (1) of this Article.

43. Transitional Provisions

1/ Notwithstanding Chapter 3 Part 1 of this proclamation, which provides about licensing, persons engaged in the manufacture of excisable goods and provision of services may continue to do so for 6 months from the date of issuance of this Proclamation without having the license.

2/ Excise tax shall be assessed and collected in accordance with this Proclamation on excisable goods produced before the enactment of this Proclamation on which excise tax is not paid.

፫/ ይህ አዋጅ ከጸናበት ቀን በፊት የባንክ ፈቃድ በተሰጣቸው አዋጅ ሥራ ላይ ከዋለበት ቀን አንስቶ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ወደ አገር በሚገቡ ዕቃዎች ላይ የኤክሳይዝ ታክስ የሚጣለውና የሚሰበሰበው በኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ ቁጥር ፫፻፯/፲፱፻፺፮ (እንደተሻሻለ) ድንጋጌዎች መሰረት ይሆናል።”

፬/ ይህ አዋጅ ከጸናበት ቀን በፊት መሰብሰብ ሲኖርበት ያልተሰበሰበ የኤክሳይዝ ታክስ በኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ ቁጥር ፫፻፯/፲፱፻፺፮ (እንደተሻሻለ) ድንጋጌዎች መሠረት ይሰበሰባል።

፵፬. የተሻሻሉና ተፈጻሚነት የማይኖራቸው ሕጎች

፩/ የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ ፫፻፯/፲፱፻፺፮ (እንደተሻሻለ) ተሻር በዚህ አዋጅ ተተክቷል።

፪/ ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሕግ፣ መመሪያ ወይም አሠራር ይህንን አዋጅ በሚመለከት ተፈጻሚነት አይኖረውም።

፵፭. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በአገጣጠሙ ተወካዮች ምክር ቤት ከጸደቀበት ከየካቲት ፩ ቀን ፪ሺ፲፪ ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ መጋቢት ፳ ቀን ፪ሺ፲፪ ዓ.ም

ሳህለወርቅ ዘውዴ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ

ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት

3/ Excise tax on goods to be imported in Ethiopia, for which Letter of Credit has been opened prior to the enactment of this Proclamation, and imported within six months since the proclamation came in force shall be assessed and collected in accordance with the Excise Tax Proclamation No. 307/2002 (as amended).

4/ Excise tax due prior to the enactment of this Proclamation shall be assessed and collected in accordance with the Excise Tax Proclamation No. 307/2002. (as amended)

44. Laws Repealed and Not applicable

1/ The Excise Tax Proclamation No.307/2002 (as amended) is hereby repealed and replaced by this Proclamation.

2/ Any law, directive or procedure which is inconsistent with this Proclamation shall be applicable on matters provided by this Proclamation.

45. Effective Date

This Proclamation shall enter into force on the date of its ratification 13th day of February 2020 of the House of People’s of Representatives.

Done at Addis Ababa this 17th day of March 2020

SAHLEWORK ZEWDIE

PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC

REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሠንጠረዥ ሁለት

ክፍል አንድ

ከኤክሳይዝ ታክስ ነፃ የሆኑ ዕቃዎች

የሚከተሉት የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች ከኤክሳይዝ ታክስ ነፃ ተደርገዋል፡፡

1. አውሮፕላን በዓለም አቀፍ ትራፊክ እንቅስቃሴ ውስጥ ባለበት ጊዜ ተሳፋሪ መንገደኞች እና የአውሮፕላኑ ሠራተኞች በጉዞ ወቅት የሚጠቀሙባቸው በነፃ የሚሰጡ ዕቃዎች፤
2. የዲፕሎማቲክ ወይም ኮንሱለር ሚሲዮኖች ወይም ዲፕሎማቶች እና ቆንሰላዎች ወይም በኢትዮጵያ ነዋሪ የሆኑ የዲፕሎማቲክ እና የቆንሰላው ቤተሰቦች ወደአገር የሚያስገቧቸው ወይም ከአገር ውስጥ የሚገዟቸው በዲፕሎማቶች መብትና ጥቅም ደንብ የተፈቀዱ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች፤
3. የውጭ አገር መንግሥታት፣ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ወይም የዕርዳታ ድርጅቶች ከኢትዮጵያ መንግሥት ጋር ባደረጉት ስምምነት ወይም በዲፕሎማቶች መብትና ጥቅም ደንብ መሠረት ወደአገር የሚያስገቧቸው ወይም ከአገር ውስጥ የሚገዟቸው የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች፤
4. የአካል ጉዳተኞች ወደአገር እንዲያስገቡት የተፈቀደ ለአካል ጉዳተኞች እንዲያገለግል ሆኖ የተሠራ አንድ የግል ልዩ ተሽከርካሪ፤
5. በአደጋ የተጉዳ ሰዎችን ለመርጃ እንዲውሉ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ወደአገር የሚያስገባቸው ዕቃዎች፤
6. ወደአገር የሚገቡ መንገደኞች ይዘቸው የሚመጡ አግባብ ባለው ሕግ የተፈቀዱ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች፤
7. ሚኒስትሩ በሚፈርመው ወይም በሚያፀድቀው ስምምነት የተፈቀዱ በዕርዳታ ለሚካሄዱ ፕሮጀክቶች የሚያገለግሉ ወደአገር የሚገቡ ወይም ከአገር ውስጥ የሚገዙ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች፤
8. የአገር መከላከያ ሚኒስቴር ወይም የፌዴራልና የክልል ፖሊስ ኮሚሽኖች ወደአገር የሚያስገቧቸው ወይም ከአገር ውስጥ የሚገዙባቸው በሚኒስትሩ በሚወጣ መመሪያ የተፈቀዱ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች፤
9. በኢንቬስትመንት ማበረታቻ ደንብ መሠረት ከቀረጥ ነፃ የሆኑ ኢንቬስተሮች ወደአገር የሚያስገቧቸው የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች፤
10. በጉምሩክ ታሪፍ ደንብ ሁለተኛ መደብ "ለ" የተዘረዘሩ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች፤

ክፍል ሁለት

ከኤክሳይዝ ታክስ ነፃ የሆኑ አገልግሎቶች

1. የሚከተሉት የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው አገልግሎቶች ከኤክሳይዝ ታክስ ነፃ ተደርገዋል፡፡

ሀ/ ለዲፕሎማቲክ እና ኮንሱላር ሚስዮኖች ወይም ዲፕሎማቶች እና ቆንስላዎች ወይም በኢትዮጵያ ነዋሪ ለሆኑ የዲፕሎማቲ፣ እና የቆንስላው ቤተሰቦች የሚሰጡ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው አገልግሎቶች፤

ለ/ የውጭ አገር መንግሥታት፣ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ወይም የዕርዳታ ድርጅቶች በዓለም ዐቀፍ ስምምነት ወይም በዲሎማቶች መብትና ጥቅም ደንብ በተመለከተው መሠረት የሚያገኙባቸው የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው አገልግሎቶች፤

2. ትርጓሜ

ለዚህ ሠንጠረዥ አፈፃፀም “ዓለምዐቀፍ ስምምነት” ማለት በኢትዮጵያ መንግሥት እና በውጭ አገር መንግሥት ወይም ዓለም አቀፍ ድርጅት ወይም የዕርዳታ ድርጅት መካከል ለኢትዮጵያ መንግሥት የፋይናንስ፣ የቴክኒክ፣ የሰብዓዊ ዕርዳታ ወይም አስተዳደራዊ ድጋፍ ለማድረግ የተደረገ ስምምነት ነው፡፡

ገጽ ፲፱፻፲፱ የፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ቁጥር ፳፮ መጋቢት ፳ ቀን ፪ሺ፲፪ ዓ.ም

አንቀጽ	የታሪፍ ቁጥር	የዕቃው ዓይነት	ታክስ መጣኔ
1. ስብና ዘይት			
15.01 እስከ 15.15		ለምግብነት የተዘጋጀ ከ100 ግራም ውስጥ 40 ግራም ወይም የበለጠ ሳቼሬትድ ስብ የያዘ ወይም የሳቼሬትድ ቅባት መጠኑን ከተለጠፈበት መግለጫ ላይ ለማወቅ የማይቻል የእንሰሳት ወይም የአትክልት ስብና ዘይት፣ እና የእነዚህ ተዋጽኦ ውጤቶች	30%
15.16		ለምግብነት የተዘጋጀ ከ100 ግራም ላይ 40 ግራም ወይም የበለጠ ሳቼሬትድ ስብ የያዘ ወይም 0.5 ግራም ወይም የበለጠ ለጤና ነጂ የሆነ ቅባት የያዘ ወይም የሳቼሬትድ ቅባት መጠኑን ከተለጠፈበት መግለጫ ላይ ለማወቅ የማይቻል በክሬል ወይም ሙሉ በሙሉ ሀይድሮጂን የተጨመረበት የእንሰሳት ወይም የአትክልት ስብና ዘይት	40%
15.17		ለምግብነት የተዘጋጀ ከ100 ግራም ላይ 40 ግራም ወይም የበለጠ ሳቼሬትድ ስብ የያዘ ወይም 0.5 ግራም ወይም የበለጠ ለጤና ነጂ የሆነ ቅባት የያዘ ማርጋሪን፣	50%
2. ስኳር እና ከስኳር የተገኙ ጣፋጭ ምግቦች			
17.01	1701.1200	ማንኛውም ዓይነት ስኳር (በአንኳርም ሆነ በፈሳሽ መልክ የተዘጋጀ) ሞላሰሰን ሳይጨምር፣ ማጥል ስኳር እና ማጥል ወለላ፤	20%
	1701.1400		
	1701.9100		
	1701.9900		
17.02	1702.2000		
17.04	1704.1000	ማስቲካ ስኳር ቢቀባም ባይቀባም	30%
17.04	1704.9000	ከስኳር የተገኙ ጣፋጭ ምግቦች ነጭ ቸኮላት ጭምር፣ ካካዎ የሌለባቸው	
3. ቸኮላትና ካካዎ ያለባቸው የምግብ ዝግጅቶች			
18.06	1806.1000, 1806.2000, 1806.3100, 1806.3200, 1806.9090	ቸኮላትና ካካዎ ያለባቸው የምግብ ዝግጅቶች፣ የሀገናትና የህመማን ምግቦችን ሳይጨምር	30%
4. ዱቄት ለስላሳ መጠጦች			
21.06	2106.9040	ዱቄት ለስላሳ መጠጦች	25%

ገጽ ፲፱፻፲፯ የፈጠራ ነጋሪት ጋዜጣ ቁጥር ፳፮ መጋቢት ፳ ቀን ፲፱፻፲፯ ዓ.ም

አንቀጽ	የታሪፍ ቁጥር	የዕቃው ዓይነት	ታክስ መጣኔ
5. መጠጫና ሲቢርቶች			
5.1. አልኮል አልባ መጠጫ			
22.01	2201.1000	ውሃዎች፣ የተፈጥሮ ወይም ሰው ሰራሽ የግዕድን ውሃዎች እና ጋዝ ያላቸው ውሃዎች ስኳር ወይም ግግረጫ ያልተጨመረባቸው ወይም ጣባያ አገዳጅ የሌላው ያልተደረገ በተባሪነት የታሸጡ።	10%
	2201.9000		
22.02	2202.1000	ስኳር ወይም ሌላ ግግረጫ ያላቸው ወይም ጣባያ አገዳጅ የሌላው ያልተደረገ የግግድን ውሃዎችና ጋዝ ያላቸው እና ግግረጫ አልባ አልባ መጠጫ ስለተከለከሉትና ከፍራፍራ ጭጥቂ እና የሰዎችን ጤንነት ለሚያሸናፍ ከተዘጋጁ መጠጫ ውጭ	25%
	2202.9990		
	2202.9100	አልኮል አልባ ቢራ	
5.2. የአልኮል መጠጫና ሲቢርቶች			
22.03	2203.0000	ግግረጫ ከጠቅል የተዘጋጀ ቢራ	40% ወይም 9 ብር በሊትር ከሆላት አገልግሎት የበለጠ-?
		ሙሉ በሙሉ በአገር ውስጥ በበቀለ ገበያ የተመረቀ ቢራ	35% ወይም 9 ብር በሊትር ከሆላት አገልግሎት የበለጠ-?
		ውሃን ሳይጨምር ዲያንስ ከከባድ 75% የሚሰጠው በአገር ውስጥ ገበያ የተመረቀ ቢራ	30% ወይም 8 ብር በሊትር ከሆላት አገልግሎት የበለጠ-?
22.06	2206.0000	የሚሰጡ መጠጫ (ሲቢር) የሆኑ ግግረጫ ከጋዝ ቢራ፣ የጋዝ አልኮል መጠጫ የሚሰጡ መጠጫና የአልኮል አልባ መጠጫ ደብዳቤ ሲቢርቶች ሲቢርቶች ከቢራ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ መጠጫት ይቆሩ ቢራ።	40% ወይም 11 ብር በሊትር ከሆላት አገልግሎት የበለጠ-?
22.08	2208.9010	ሬጂ ቱ ድሪንግ (የአልኮል ደብዳቤ ከ7 ባመት ያልበለጠ)	40% ወይም 11 ብር በሊትር ከሆላት አገልግሎት የበለጠ-?

ገጽ ፲፪፻፲፯ የፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ቁጥር ፳፩ መጋቢት ፰ ቀን ፪፻፲፱ ዓ.ም

አንቀጽ	የታሪፍ ቁጥር	የዕቃው ዓይነት	ታክስ መጣኔ
22.04	2204.1000	ማናቸውም ከወይን አሸት የተዘጋጀ ወይን፣ ጠንካራ ወይን ጭምር፣ የወይን ጠጅ ድፍድፍ፣ የሚፈላ የወይን ጠጅ እና ሌሎች ፍራፍሬዎችን በማፍላት የሚገኙ የአልኮል መጠጦች	40%
	2204.2100		
	2204.2200		
	2204.2900		
22.05	2204.3000	ውሃን ሳይጨምር ቢያንስ ከከብደቱ 75% የሚያህለው በአገር ውስጥ ግብዓት የተመረተ የወይን ጠጅ	30%
	2205.1000		
	2205.9000		
22.08	2208.3000	የሚፈሉ መጠጦች (ለምሳሌ፡ ሲደር፣ ፔሪ፣ ሚድ) የሚፈሉ መጠጦችና አልኮል አልባ መጠጦች ድብልቅ፣ በይዘታ ከ80 በመቶ የበለጠ ወይም ያነሰ ጥንካሬ ያለው በባህሪው ያልተለወጠ ኢቴል አልኮል፣ ሲቢርቶዎች፣ ሊክርስ እና ሌሎች ሲቢርቶ ያላቸው መጠጦች፣ በይዘታ ከ80 በመቶ የበለጠ ወይም ያነሰ ጥንካሬ ያለው በባህሪው የተለወጠ ኢቴል አልኮል፣ ሲቢርቶዎች፣ ሊክርስ፣ ውስኪ እና ሌሎች ሲቢርቶ ያላቸው መጠጦች፣ ውስኪ፣ ጂን፣ ጂኔቫ፣ ቮድካ፣ ከተባላ የሸንኮራ አገዳ ውጤት የተገኘ ረምና ሰፕራቶች	80%
22.06	2206.0000		
22.07	2207.1000		
22.08	2208.2000		
	2208.4000		
	2208.5000		
	2208.6000		
	2208.7000		
	2208.9090		
22.07	2207.2000	ማናቸውም ዓይነት ንፁህ አልኮል	60%
6. ትምባሆና የትምባሆ ውጤቶች			
24.01	2401.1000	የትምባሆ ቅጠል፣ ያልተፈበረከ ትምባሆ፣ የትምባሆ ውዳቂ	20%
	2401.2000		
	2401.3000		
24.02	2402.2000	ሲጋራ	30% + 8 ብር በአሽግ(20 ፍሬ)
	2402.1000	ሲጋር፣ ሲጋራሎስ፣ በቱቦ የሚጨሰ ትምባሆ፣ ሰረት እና ሌሎች ማናቸውም የትምባሆ ምርቶች	30% + በኪሎ ግራም 250 ብር
	2402.9000		
2403.1900			
	2403.9100		
	2403.9900		
7. ጨው			
25.01	2501.0010	ጨው	25%
	2501.0090		

አንቀጽ	የታሪፍ ቁጥር	የዕቃው ዓይነት	ታክስ መጣኔ
8. የግዕድን ነጻጅ፣ የግዕድን ዘይት እና የግዕድን ውጤቶች			
27.10	2710.1200	ቤንዚን ተራ ወይም ሱፐር፣ ፔትሮል ተራ ወይም ሱፐር፣ ወላይን የሞተር ስፕራቶች፣ የአውሮፕላን ነጻጅ፣ ቀላል ዘይቶችና ዝግጅቶች፤	30%
	2710.1910		
	2710.1920		
	2710.1950		
	2710.2010		
	2710.2020		
	2710.2050		
9. ሽቶዎች፣ ቶይሌት ዋተርስ፣ የቱንጅና መኳኒያ ዝግጅቶችና ውጤቶች			
33.03	3303.0000	ሽቶዎች፣ ቶይሌት ዋተርስ፣ የቱንጅና መኳኒያ ዝግጅቶችና ውጤቶች፣ ሰን ስኬሪን እና ሻዎን አይጫወርዎ	100%
33.04	3304.1000,		
33.05	3304.2000,		
	3304.3000,		
	3304.9100,		
	3304.9900,		
	3305.2000,		
	3305.3000,		
	3305.9000,		
10. ርቾች			
36.04	3604.1000	ርቾች	100%
11. የፕላስቲክ ክረጫቶች (ፈሰታል)			
39.23	3923.2110,	የፕላስቲክ ክረጫት (ፈሰታል)	በኪሎ ግራም 40 ብር
39.23	3923.2910,		
	3923.2920		
12. ንግዶች			
40.11	4011.1000	ክላስቲክ የተሰሩ የተሸከርካሪ ንግዶች	5%
እስከ	እስከ		
40.13	4013.9090		

አንቀጽ	የታሪፍ ቁጥር	የዕቃው ዓይነት	ታክስ መጣኔ
13. በፋብሪካ የተፈጠረኩ ጨርቃ ጨርቅና የጨርቃ ጨርቅ ውጤቶች			
50.07	5007.1010		
	5007.1090		
	5007.2010		
	5007.9010		
	5007.9090		
51.11 እስከ	5111.1110 እስከ		
51.13	5113.0090		
52.08 እስከ	5208.1100 እስከ		
52.12	5212.2500	8.1 ሽምግ ጨርቆች፣ የተሸመነ የተፈጥሮ ሐር፣ ሐር የመሰለ ጨርቅ፣ ናይሎን፣ ሐር፣ እንዲነጣ የተደረገ በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ ከጥጥ የተሰራ ጨርቅ፣ ቀለም የተነከረ ወይም የታተመበት ጨርቅ፣ በማንኛውም ቁመትና አርብ ስፋት) የተቆረጠ፣ ብርድልብስ፣ አንሶላ፣ አልጋልብስ፣ ፎጣ፣ የጠረጴዛ ልብስ እና ሌሎች በፋብሪካ የተፈጠሩ ተመሳሳይ ጨርቆች፣ ከአጎበርና አቡጆዲ ጭምር	8%
53.09 እስከ	5309.1190 እስከ		
53.11	5311.0090		
54.07 እስከ	5407.1010 እስከ		
54.08	5408.3400		
55.12 እስከ	5512.1110 እስከ		
55.16	5516.9400		
58.01 እስከ	5801.1000 እስከ		
58.11	5811.0000		
(ከ58.08 በስተቀር)	(ከ5802.1100, 5804.1010 በስተቀር)		

ገጽ ስድስተኛው የፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ቁጥር ፳፭ መጋቢት ፳ ቀን ጳጉሜ ፱፻፱ ዓ.ም

አንቀጽ	የታሪፍ ቁጥር	የዕቃው ዓይነት	ታክስ መጣኔ
59.01 እስከ 59.11 (ከ59.02 በስተቀር),	5901.1000 እስከ 5911.9000 (ከ5902.1000, 5902.2000, 5902.9000 በስተቀር)		
57.01 እስከ 57.05	5701.1000 እስከ 5705.0000	8.2. ምንጣፎች	30%
60.01 እስከ 60.06	6001.1000 እስከ 6006.9000	8.3. የተሰፉ ልብሶች	8%
62.01 እስከ 62.19	6201.1100 እስከ 6217.9000		
63.01 እስከ 63.04	6310.1000 እስከ 6304.9990		
14. አርቲፊሻል አበባዎች፣ ከቅጠሎችና ከፍሬዎችና የተሰሩ ዕቃዎች			
67.02	6702.1000, 6702.9010, 6702.9090	አርቲፊሻል አበባዎች፣ ከአርቲፊሻል አበባዎች፣ ቅጠሎችና ፍሬዎች እና የእነዚህ ክፍሎች፣ ከአርቲፊሻል አበባዎች፣ ከቅጠሎች ወይም ከፍሬዎች የተሠሩ ዕቃዎች	10%
15. የሰው፣ የእነሰሳት እና የሴንቴሪክ ጨርቃ ጨርቅ ማቴሪያል ፀጉር			
67.03 67.04	6703.0000 6704.1100, 6704.1900, 6704.2000, 6704.9000	የሰው ፀጉር፣ የሰው ፀጉር ሙዳቲ፣ ዊግ፣ የውሸት ጊም፣ የውሸት ፀጉር፣ የውሸት ቅንድብ፣ የውሸት ሽፋሎች፣ የእነሰሳት ፀጉር፣ ከሴንቴሪክ ጨርቃ ጨርቅ ማቴሪያሎች የተሰሩ ፀጉሮች	40%

አንቀጽ	የታሪፍ ቁጥር	የዕቃው ዓይነት	ታክስ መጣኔ
16. አስቤስቶስና የአስቤስቶስ ውጤቶች			
68.11, 68.12, 68.13	6811.4000, 6812.9100, 6812.9200, 6812.9300 6812.8000, 6812.9900, 6813.2000	አስቤስቶስ ሲሚንቶ፣ ክሌሎሎስ ፋይበር ሲሚንቶ ወይም እነዚህን ከመሳሰሉ የተሰሩ እቃዎች፣ በፋብሪካ የተሰሩ የአስቤስቶስ ፋይበሮች፣ መደባቸው አስቤስቶስ ወይም ማግኔገርያም ካርቦኔት የሆኑ ድብልቆች፣ ከነዚህ ድብልቆች ወይም አስቤስቶስ የተሰሩ ዕቃዎች (ለምሳሌ ክሮች ሽምግ ጨርቆች፣ ልብሶች፣ በራስ የሚጠለቁ፣ ጫማዎች ጋስኬቶች)፣ የተጠናከሩ ቢሆኑም ባይሆኑም፣ አስቤስቶስ ያላቸው የፍትጊያ መሣሪያዎች	20%
17. የተፈጥሮ ወይም ካልቸርድ ዕንቁዎች እና የከበሩ ወይም በከፊል የከበሩ ድንጋዮች			
71.01 እስከ 71.17 (71.15 በስተቀር)	7101.1000 እስከ 7117.9090 (7108.2000, 7115.1000, 7115.9010 በስተቀር)	የተፈጥሮ ወይም ካልቸርድ ዕንቁዎች፣ ከከበሩ ወይም በከፊል የከበሩ ድንጋዮች፣ ከከበሩ ብረቶች እና በከበሩ ብረት የለበሱ ብረቶች የተሰሩ ጌጣጌጦችና ዕቃዎች፣ ቅንሰናሽ ገንዘብ ወይም ገንዘብ የሆነን ሳይጨምር	20%
18. ቪዲዮ መቅረጫ ወይም ማባገጥ መሣሪያዎች፣ የቴሌቪዥን ስርጭት መቀበያዎች፣ ፎቶ ወይም ቪዲዮ ካሜራ			
85.21	8521.1000, 8521.9010, 8521.9090	ቪዲዮ መቅረጫ ወይም ማባገጥ መሣሪያዎች፣ የቪዲዮ ቲዩኒር ቢይዙም ባይዙም	10%
85.25	8525.8000	የቴሌቪዥን ካሜራ፣ ዲጂታል ካሜራ፣ ቪዲዮ ካሜራ ሪከርደር	10%
85.27	8527.1310	ከድምፅ መቅረጫ ወይም ማሰሚያ መሣሪያዎች ጋር የተጣመሩ በከፊል የተገጣጠሙ የመገጣጠሚያ ኢንዱስትሪዎች ሲያስመጧቸው	10%
	8527.1390	የሬዲዮ ድምጽ ስርጭት መቀበያ መሣሪያዎች ከድምፅ መቅረጫ ወይም ማባገጥ መሣሪያዎች ጋር የተጣመሩ ሌሎች መሣሪያዎች	10%
	8527.1910	የውጭ የኃይል ምንጭ ሳይኖራቸው መስራት የሚችሉ የሬዲዮ ድምጽ ስርጭት መቀበያ መሣሪያዎች በከፊል የተገጣጠሙ የመገጣጠሚያ ኢንዱስትሪዎች ሲያስመጧቸው	10%
	8527.1990	የውጭ የኃይል ምንጭ ሳይኖራቸው መስራት የሚችሉ የሬዲዮ ድምጽ ስርጭት መቀበያ መሣሪያዎች	10%
	8527.9920	የሬዲዮ ድምጽ ስርጭት መቀበያ መሣሪያዎች ከቪ.ሲ.ዲ ወይም ዲዲዲ ማጫወቻ ጋር የተጣመሩ	10%

አገጽ	የታሪፍ ቁጥር	የዕቃው ዓይነት	ታክስ መጣኔ
85.28	8528.7210	የቴሌቪዥን ስርዓት መቀበያ መሣሪያዎች የቪዲዮ መቅረጫ ወይም ማስተላለፊያ መሳሪያ ጋር የተጣመሩ ሆነው በክፍል የተገጣጠሙ የመገጣጠሚያ ኢንዱስትሪዎች ሲያስመደቡ	10%
	8528.7220	የቪዲዮ መቅረጫ ወይም ማስተላለፊያ መሳሪያ ጋር የተጣመሩ ሆነው ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ የመገጣጠሚያ ኢንዱስትሪዎች ሲያስመደቡ	10%
	8528.7230	ሌሎች፡ በክፍል የተገጣጠሙ የመገጣጠሚያ ኢንዱስትሪዎች ሲያስመደቡ	10%
	8528.7290	ባለቀለም ቴሌቪዥን	10%
85.28	8528.7300	ፕሮፍክሮም	10%
19. ተሽከርካሪዎች			
87.01	ትራክተር		
19.1. ባለአንድ አክሲዮን ትራክተሮች			
	8701.1021	ያገለገሉ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8701.1022	ያገለገሉ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%
	8701.1023	ያገለገሉ ዕድሜያቸው ከሰባት አመት የበለጠ	400%
19.2. የሲሚንት ማስተካከያ ትራክተሮች			
	8701.2021	ያገለገሉ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8701.2022	ያገለገሉ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%
	8701.2023	ያገለገሉ ዕድሜያቸው ከሰባት አመት የበለጠ	400%
19.3. የእርሻ ትራክተር			
	8701.3021	ያገለገሉ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8701.3022	ያገለገሉ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%
	8701.3023	ያገለገሉ ዕድሜያቸው ከሰባት አመት የበለጠ	400%
19.4. ሌሎች፣ የኢንጅን ጉልበታቸው፡-			
19.4.1. ከ18 ኪሎ ዋት ያልበለጠ፡-			
	8701.9121	ያገለገሉ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8701.9122	ያገለገሉ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%
	8701.9123	ያገለገሉ ዕድሜያቸው ከሰባት አመት የበለጠ	400%
19.4.2. ከ18 ኪሎ ዋት የበለጠ ነገር ግን ከ37 ኪሎ ዋት ያልበለጠ			
	8701.9221	ያገለገሉ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8701.9222	ያገለገሉ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%
	8701.9223	ያገለገሉ ዕድሜያቸው ከሰባት አመት የበለጠ	400%

ገጽ ፲፱፻፶፭ የፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ቁጥር ፳፭ መጋቢት ፳ ቀን ፳፻፲፮ ዓ.ም

አንቀጽ	የታሪኩ ቁጥር	የዕውቀት ዓይነት	ታክስ መጣኔ
19.4.3. ከ37 ኪሎ ሞት የበለጠ ነገር ግን ከ75 ኪሎ ሞት ያልበለጠ:			
	8701.9321	የገለገሉ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8701.9322	የገለገሉ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%
	8701.9323	የገለገሉ ዕድሜያቸው ከሰባት አመት የበለጠ	400%
19.4.4. ከ75 ኪሎ ሞት የበለጠ ነገር ግን ከ130 ኪሎ ሞት ያልበለጠ:			
	8701.9421	የገለገሉ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8701.9422	የገለገሉ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%
	8701.9423	የገለገሉ ዕድሜያቸው ከሰባት አመት የበለጠ	400%
19.4.5. ከ130 ኪሎ ሞት የበለጠ:			
	8701.9521	የገለገሉ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8701.9522	የገለገሉ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%
	8701.9523	የገለገሉ ዕድሜያቸው ከሰባት አመት የበለጠ	400%
87.02	ቩፌሩን ጨምሮ ለሰር ወይም የበለጠ ስዎችን የሚያገግሱ በላቸተር ተሽከርካሪዎች:-		
19.5. ባለ ኮምፕራሽን-አ.ግኒሽን ኢንተርናል ኮምፕሰሽን ፒስተን ኢንፎን ሳይ ቪዲዮ/ዲቪዲ ወይም ክፍለ-ዲቪዲ			
	8702.1021	የመቀመጫ አቅማቸው ቩፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) ያልበለጠ: ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8702.1022	የመቀመጫ አቅማቸው ቩፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) ያልበለጠ: ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%
	8702.1023	የመቀመጫ አቅማቸው ቩፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) ያልበለጠ: ከሰባት አመት የበለጠ	400%
	8702.1024	የመቀመጫ አቅማቸው ቩፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) የበለጠ: ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8702.1025	የመቀመጫ አቅማቸው ቩፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) የበለጠ: ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%
	8702.1026	የመቀመጫ አቅማቸው ቩፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) የበለጠ: ከሰባት አመት የበለጠ	400%
19.6. ለፕሮፐርትን የኮምፕራሽን-አ.ግኒሽን ኢንተርናል ኮምፕሰሽን ፒስተን ኢንፎን /ዲቪዲ ወይም ክፍለ-ዲቪዲ/ እና ሌሎች ለገጽ ሞተርን አጣምሮ የያዘ			
	8702.2021	የመቀመጫ አቅማቸው ቩፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) ያልበለጠ: ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8702.2022	የመቀመጫ አቅማቸው ቩፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) ያልበለጠ: ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%
	8702.2023	የመቀመጫ አቅማቸው ቩፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) ያልበለጠ: ከሰባት አመት የበለጠ	400%
	8702.2024	የመቀመጫ አቅማቸው ቩፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) የበለጠ: ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8702.2025	የመቀመጫ አቅማቸው ቩፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) የበለጠ: ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%
	8702.2026	የመቀመጫ አቅማቸው ቩፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) የበለጠ: ከሰባት አመት የበለጠ	400%

ገጽ ፲፪፻፲፱ የፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ቁጥር ፳፭ መጋቢት ፳ ቀን ፪ሺ፲፪ ዓ.ም

አንቀጽ	የታሪፍ ቁጥር	የዕቃው ዓይነት	ታክስ መጣኔ
19.7. ለፕሮፕላንን የሰጥርክ-አ.ግረሽን ኢንተርናል ኮምበስሽን ሪሲፕሮኬቲንግ ፒስተን ኢንጂን እና ኤሌክትሪክ ሞተርን አጣምሮ የያዘ			
	8702.3021	የመቀመጫ አቅማቸው ሹፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) ያልበለጠ፣ ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8702.3022	የመቀመጫ አቅማቸው ሹፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) ያልበለጠ፣ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%
	8702.3023	የመቀመጫ አቅማቸው ሹፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) ያልበለጠ፣ ከሰባት አመት የበለጠ	400%
	8702.3024	የመቀመጫ አቅማቸው ሹፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) የበለጠ፣ ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8702.3025	የመቀመጫ አቅማቸው ሹፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) የበለጠ፣ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%
	8702.3026	የመቀመጫ አቅማቸው ሹፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) የበለጠ፣ ከሰባት አመት የበለጠ	400%
19.8. ለፕሮፕላንን የኤሌክትሪክ ሞተርን ብቻ የሚጠቀሙ			
	8702.4021	የመቀመጫ አቅማቸው ሹፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) ያልበለጠ፣ ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8702.4022	የመቀመጫ አቅማቸው ሹፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) ያልበለጠ፣ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%
	8702.4023	የመቀመጫ አቅማቸው ሹፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) ያልበለጠ፣ ከሰባት አመት የበለጠ	400%
	8702.4024	የመቀመጫ አቅማቸው ሹፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) የበለጠ፣ ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8702.4025	የመቀመጫ አቅማቸው ሹፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) የበለጠ፣ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%
	8702.4026	የመቀመጫ አቅማቸው ሹፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) የበለጠ፣ ከሰባት አመት የበለጠ	400%
19.9. ሌሎች ሀዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች			
	8702.9021	የመቀመጫ አቅማቸው ሹፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) ያልበለጠ፣ ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8702.9022	የመቀመጫ አቅማቸው ሹፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) ያልበለጠ፣ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%
	8702.9023	የመቀመጫ አቅማቸው ሹፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) ያልበለጠ፣ ከሰባት አመት የበለጠ	400%
	8702.9024	የመቀመጫ አቅማቸው ሹፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) የበለጠ፣ ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8702.9025	የመቀመጫ አቅማቸው ሹፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) የበለጠ፣ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%
	8702.9026	የመቀመጫ አቅማቸው ሹፌሩን ጨምሮ ከ16 ተጓጉሮች (አዋቂዎች) የበለጠ፣ ከሰባት አመት የበለጠ	400%

አንቀጽ	የታሪፍ ቁጥር	የዕቃው ዓይነት	ታክስ መጣኔ
87.03	ባለሞተር መኪናዎች እና ሌሎች ባለሞተር ተሽከርካሪዎች፣ ስቴሽን ዋገኖች እና የመወዳደሪያ መኪናዎች ጥምር፡-		
19.10. በበረዶ ላይ የጫሄዶ ተሽከርካሪዎች፣ የገልፍ መኪናዎች እና ተመሳሳይ ተሽከርካሪዎች			
	8703.1021	አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	50%
	8703.1022	ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8703.1023	ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	200%
	8703.1024	ከሰባት ዓመት የበለጠ	400%
19.11. ሌሎች ተሽከርካሪዎች፣ ባለ ስፓርክ ኢንጅነሽን ኢንተርናል ኮምፕሰሽን ሪሲፕሮኬቲንግ ፎስተን ኢንጂነሪንግ የሆኑ፡-			
19.11.1. የሲቪል ጅምር ይዘት ከ1,000 ሲሲ ያልበለጠ፡-			
ባለሞተት እግር ተሽከርካሪዎች			
	8703.2111	አዲስ፡ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	5%
	8703.2112	አዲስ፡ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በክፍል ተበትነው የቀረቡ	5%
	8703.2113	አዲስ፡ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	5%
	8703.2114	ያገለገሉ፡ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	55%
	8703. 2115	ያገለገሉ፡ ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	105%
	8703.2116	ያገለገሉ፡ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	205%
	8703.2117	ያገለገሉ፡ ከሰባት ዓመት የበለጠ	405%
ሌሎች			
	8703.2191	አዲስ፡ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	5%
	8703.2192	አዲስ፡ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በክፍል ተበትነው የቀረቡ	5%
	8703.2193	አዲስ፡ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	5%
	8703.2194	ያገለገሉ፡ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	55%
	8703. 2195	ያገለገሉ፡ ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	105%
	8703.2196	ያገለገሉ፡ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	205%
	8703.2197	ያገለገሉ፡ ከሰባት ዓመት የበለጠ	405%

ገጽ ፲፪ሺ፻፳፭ ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ቁጥር ፳፭ መጋቢት ፳ ቀን ፪ሺ፲፪ ዓ.ም

አንቀጽ	የታሪፍ ቁጥር	የዕቃው ዓይነት	ታክስ መጣኔ
19.11.2. የሲ.ሊ.ንድሩ ይዘት ከ1,000 ሲሲ የበለጠ ነገር ግን ከ1,500 ሲሲ ያልበለጠ:-			
የሲ.ሊ.ንድሩ ይዘት ከ1,300 ሲሲ ያልበለጠ			
	8703.2211	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	5%
	8703.2212	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በክፍል ተበትነው የቀረቡ	5%
	8703.2213	አዲስ፣ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	5%
	8703.2214	ያገለገሉ፣ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	55%
	8703. 2215	ያገለገሉ፣ ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	105%
	8703.2216	ያገለገሉ፣ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	205%
	8703.2217	ያገለገሉ፣ ከሰባት ዓመት የበለጠ	405%
የሲ.ሊ.ንድሩ ይዘት ከ1,300 ሲሲ የበለጠ:			
	8703.2221	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	60%
	8703.2222	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በክፍል ተበትነው የቀረቡ	60%
	8703.2223	አዲስ፣ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	60%
	8703.2224	ያገለገሉ፣ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	110%
	8703. 2225	ያገለገሉ፣ ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	160%
	8703.2226	ያገለገሉ፣ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	260%
	8703.2227	ያገለገሉ፣ ከሰባት ዓመት የበለጠ	460%
19.11.3. የሲ.ሊ.ንድሩ ይዘት ከ1,500 ሲሲ የበለጠ ነገር ግን ከ3,000 ሲሲ ያልበለጠ:			
የሲ.ሊ.ንድሩ ይዘት ከ1,800 ሲሲ ያልበለጠ			
	8703.2311	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	60%
	8703.2312	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በክፍል ተበትነው የቀረቡ	60%
	8703.2313	አዲስ፣ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	60%
	8703.2314	ያገለገሉ፣ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	110%
	8703. 2315	ያገለገሉ፣ ከሁለት ዓመት የበለጠ ወይም ከዚያ በላይ የሆነ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	160%
	8703.2316	ያገለገሉ፣ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	260%
	8703.2317	ያገለገሉ፣ ከሰባት ዓመት የበለጠ	460%

ገጽ ፲፪፻፫፻፳፮ የፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ቁጥር ፳፭ መጋቢት ፳ ቀን ፪፻፲፱ ዓ.ም

አንቀጽ	የታሪፍ ቁጥር	የዕቃው ዓይነት	ታክስ መጣኔ
የሲሊንደሩ ዶዘት ከ1,800 ሲሊ የበለጠ:			
	8703.2321	አዲስ: በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	100%
	8703.2322	አዲስ: በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በክፍል ተበትነው የቀረቡ	100%
	8703.2323	አዲስ: ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	100%
	8703.2324	ያገለገሉ: አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	150%
	8703.2325	ያገለገሉ: ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	200%
	8703.2326	ያገለገሉ: ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	300%
	8703.2327	ያገለገሉ: ከሰባት ዓመት የበለጠ	500%
የሲሊንደሩ ዶዘት ከ3,000 ሲሊ የበለጠ:			
	8703.2411	አዲስ: በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	100%
	8703.2412	አዲስ: በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በክፍል ተበትነው የቀረቡ	100%
	8703.2413	አዲስ: ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	100%
	8703.2421	ያገለገሉ: አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	150%
	8703.2422	ያገለገሉ: ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	200%
	8703.2423	ያገለገሉ: ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	300%
	8703.2424	ያገለገሉ: ከሰባት ዓመት የበለጠ	500%
19.12. ሌሎች ተሽከርካሪዎች: ባለ ኮምፕሪሽን-ኢንጂነሽን ኢንተርናል ኮምበስቲን ፒስተን ኢንጂነሽን ብቻ የሆኑ /ዲገል ወይም ከፊል ዲገል/:-			
19.12.1. የሲሊንደሩ ዶዘት ከ1,500 ሲሊ ያልበለጠ:-			
ባለሦስት እግር ተሽከርካሪዎች:-			
	8703.3111	አዲስ: በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	5%
	8703.3112	አዲስ: በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በክፍል ተበትነው የቀረቡ	5%
	8703.3113	አዲስ: ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	5%
	8703.3114	ያገለገሉ: አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	55%
	8703.3115	ያገለገሉ: ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	105%
	8703.3116	ያገለገሉ: ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	205%
	8703.3117	ያገለገሉ: ከሰባት ዓመት የበለጠ	405%

ገጽ ፲፪ሺ፫፻፳፯ የፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ቁጥር ፳፭ መጋቢት ፳ ቀን ፪ሺ፲፪ ዓ.ም

አንቀጽ	የታሪፍ ቁጥር	የዕቃው ዓይነት	ታክስ መጣኔ
የሲ.ሲ.ፊ.ዲ.ዲ ይዘት ከ1,300 ሲሲ ያልበለጠ			
	8703.3121	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	5%
	8703.3122	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	5%
	8703.3123	አዲስ፣ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	5%
	8703.3124	ያገለገሉ፣ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያነሰ	55%
	8703.3125	ያገለገሉ፣ ከሁለት ዓመት ወይም ከዚያ በላይ የሆነ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	105%
	8703.3126	ያገለገሉ፣ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	205%
	8703.3127	ያገለገሉ፣ ከሰባት ዓመት የበለጠ	405%
የሲ.ሲ.ፊ.ዲ.ዲ ይዘት ከ1,300 ሲሲ የበለጠ			
	8703.3131	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	60%
	8703.3132	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	60%
	8703.3133	አዲስ፣ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	60%
	8703.3134	ያገለገሉ፣ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	110%
	8703.3135	ያገለገሉ፣ ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	160%
	8703.3136	ያገለገሉ፣ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	260%
	8703.3137	ያገለገሉ፣ ከሰባት ዓመት የበለጠ	460%
19.12.2. የሲ.ሲ.ፊ.ዲ.ዲ ይዘት ከ1,500 ሲሲ የበለጠ ነገር ግን ከ2,500 ሲሲ ያልበለጠ			
የሲ.ሲ.ፊ.ዲ.ዲ ይዘት ከ1,800 ሲሲ ያልበለጠ			
	8703.3211	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	100%
	8703.3212	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	100%
	8703.3213	አዲስ፣ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	100%
	8703.3214	ያገለገሉ፣ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	150%
	8703.3215	ያገለገሉ፣ ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	200%
	8703.3216	ያገለገሉ፣ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	300%
	8703.3217	ያገለገሉ፣ ከሰባት ዓመት የበለጠ	500%

አንቀጽ	የታሪፍ ቁጥር	የዕቃው ዓይነት	ታክስ መጣኔ
የሲ.ሊ.ንደሩ ይዘት ከ1,800 ሲ.ሲ የበለጠ			
	8703.3221	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	100%
	8703.3222	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	100%
	8703.3223	አዲስ፣ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	100%
	8703.3224	ያገለገሉ፣ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	150%
	8703.3225	ያገለገሉ፣ ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	200%
	8703.3226	ያገለገሉ፣ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	300%
	8703.3227	ያገለገሉ፣ ከሰባት ዓመት የበለጠ	500%
የሲ.ሊ.ንደሩ ይዘት ከ2,500 ሲ.ሲ የበለጠ፡-			
	8703.3311	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	100%
	8703.3312	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	100%
	8703.3313	አዲስ፣ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	100%
	8703.3321	ያገለገሉ፣ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	150%
	8703.3322	ያገለገሉ፣ ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	200%
	8703.3323	ያገለገሉ፣ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	300%
	8703.3324	ያገለገሉ፣ ከሰባት ዓመት የበለጠ	500%
19.13. ሌሎች ተሽከርካሪዎች፣ ለፕሮፕርቲን የሰጋርክ-ኢግኒሽን ኢንተርናል ኮምበስትሽን ሪሲፕሮኬቲንግ ፒስተን ኢንጂን እና ኤሌክትሪክ ሞተርን አጣምረው የያዙ፣ በውጫዊ የኤሌክትሪክ ምንጭ ቻርጅ መሆን ከሚችሉት ሌላ፣ በለሦስት እግር ተሽከርካሪዎች፡			
	8703.4011	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	5%
	8703.4012	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	5%
	8703.4013	አዲስ፣ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	5%
	8703.4014	ያገለገሉ፣ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	55%
	8703.4015	ያገለገሉ፣ ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	105%
	8703.4016	ያገለገሉ፣ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	205%
	8703.4017	ያገለገሉ፣ ከሰባት ዓመት የበለጠ	405%

አንቀጽ	የታሪፍ ቁጥር	የዕቃው ዓይነት	ታክስ መጣኔ
የሲ.ሊ.ንድሩ ይዘት ከ1,300 ሲ.ሲ. ያልበለጠ :			
	8703.4021	አዲስ፡ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	5%
	8703.4022	አዲስ፡ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	5%
	8703.4023	አዲስ፡ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	5%
	8703.4024	ያገለገሉ፡ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	55%
	8703.4025	ያገለገሉ፡ ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	105%
	8703.4026	ያገለገሉ፡ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	205%
	8703.4027	ያገለገሉ፡ ከሰባት ዓመት የበለጠ	405%
የሲ.ሊ.ንድሩ ይዘት ከ1,300 ሲ.ሲ. የበለጠ ነገር ግን ከ1,800 ሲ.ሲ. ያልበለጠ:			
	8703.4031	አዲስ፡ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	60%
	8703.4032	አዲስ፡ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	60%
	8703.4033	አዲስ፡ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	60%
	8703.4034	ያገለገሉ፡ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	110%
	8703.4035	ያገለገሉ፡ ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	160%
	8703.4036	ያገለገሉ፡ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	260%
	8703.4037	ያገለገሉ፡ ከሰባት ዓመት የበለጠ	460%
የሲ.ሊ.ንድሩ ይዘት ከ1,800 ሲ.ሲ. የበለጠ:			
	8703.4041	አዲስ፡ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	100%
	8703.4042	አዲስ፡ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	100%
	8703.4043	አዲስ፡ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	100%
	8703.4044	ያገለገሉ፡ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	150%
	8703.4045	ያገለገሉ፡ ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	200%
	8703.4046	ያገለገሉ፡ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	300%
	8703.4047	ያገለገሉ፡ ከሰባት ዓመት የበለጠ	500%

አንቀጽ	የታሪፍ ቁጥር	የዕቃው ዓይነት	ታክስ መጣኔ
19.14. ሌሎች ተሽከርካሪዎች፣ ለፕሮፕርቲቲቲን የኮምፕራሽን-ኢንግሊሽን ኢንተርናል ኮምፕራሽን ፒስተን ኢንጂነን (ዲዛል ወይም ከፊል ዲዛል) እና ኤሌክትሪክ ሞተርን አጣምረው የያዙ፣ በውጫዊ የኤሌክትሪክ ምንጭ ችርጅ መሆን ከሚችሉት ሌላ፣ ባለሦስት እግር ተሽከርካሪዎች፡			
	8703.5011	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	5%
	8703.5012	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	5%
	8703.5013	አዲስ፣ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	5%
	8703.5014	ያገለገሉ፣ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	55%
	8703.5015	ያገለገሉ፣ ከሁለት ዓመት የበለጠ ወይም ከዚያ በላይ የሆነ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	105%
	8703.5016	ያገለገሉ፣ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	205%
	8703.5017	ያገለገሉ፣ ከሰባት ዓመት የበለጠ	405%
የሲ.ሲ.ግድሩ ይዘት ከ1,300 ሲ.ሲ ያልበለጠ			
	8703.5021	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	5%
	8703.5022	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	5%
	8703.5023	አዲስ፣ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	5%
	8703.5024	ያገለገሉ፣ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	55%
	8703.5025	ያገለገሉ፣ ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	105%
	8703.5026	ያገለገሉ፣ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	205%
	8703.5027	ያገለገሉ፣ ከሰባት ዓመት የበለጠ	405%
የሲ.ሲ.ግድሩ ይዘት ከ1,300 ሲ.ሲ የበለጠ ነገር ግን ከ1,800 ሲ.ሲ ያልበለጠ			
	8703.5031	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	60%
	8703.5032	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	60%
	8703.5033	አዲስ፣ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	60%
	8703.5034	ያገለገሉ፣ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	110%
	8703.5035	ያገለገሉ፣ ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	160%
	8703.5036	ያገለገሉ፣ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	260%
	8703.5037	ያገለገሉ፣ ከሰባት ዓመት የበለጠ	460%

አንቀጽ	የታሪፍ ቁጥር	የዕቃው ዓይነት	ቻክስ መጣኔ
የሲ.ሊ.ንደሩ ይዘት ከ1,800 ሲሲ የበለጠ፡			
	8703.5041	አዲስ፡ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	100%
	8703.5042	አዲስ፡ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	100%
	8703.5043	አዲስ፡ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	100%
	8703.5044	ያገለገሉ፡ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	150%
	8703.5045	ያገለገሉ፡ ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	200%
	8703.5046	ያገለገሉ፡ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	300%
	8703.5047	ያገለገሉ፡ ከሰባት ዓመት የበለጠ	500%
19.15. ሌሎች ተሽከርካሪዎች፡ ለፕሮፕርታብሊን የሰጋጊት-አገልግሎት ኢንተርናሽናል ኮምፕሎክስ ሪሲፕሮኪትሜንት ፕሮጀክት እና ኤሌክትሪክ ሞተርን አጣጥረው የያዙ፡ በውጫዊ የኤሌክትሪክ ምንጭ ፍርድ መሆን የሚችሉ ባለሦስት አገር ተሽከርካሪዎች፡			
	8703.6011	አዲስ፡ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	5%
	8703.6012	አዲስ፡ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	5%
	8703.6013	አዲስ፡ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	5%
	8703.6014	ያገለገሉ፡ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	55%
	8703.6015	ያገለገሉ፡ ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	105%
	8703.6016	ያገለገሉ፡ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	205%
	8703.6017	ያገለገሉ፡ ከሰባት ዓመት የበለጠ	405%
የሲ.ሊ.ንደሩ ይዘት ከ1,300 ሲሲ ያልበለጠ፡-			
	8703.6021	አዲስ፡ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	5%
	8703.6022	አዲስ፡ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	5%
	8703.6023	አዲስ፡ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	5%
	8703.6024	ያገለገሉ፡ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	55%
	8703.6025	ያገለገሉ፡ ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	105%
	8703.6026	ያገለገሉ፡ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	205%
	8703.6027	ያገለገሉ፡ ከሰባት ዓመት የበለጠ	405%

አንቀጽ	የታሪፍ ቁጥር	የዕቃው ዓይነት	ታክስ መጣኛ
የሲ.ሊ.ንድሩ ይዘት ከ1,300 ሲ.ሲ የበለጠ ነገር ግን ከ1,800 ሲ.ሲ ያልበለጠ፡			
	8703.6031	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	60
	8703.6032	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	60%
	8703.6033	አዲስ፣ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	60%
	8703.6034	ያገለገሉ፡ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	110%
	8703.6035	ያገለገሉ፡ ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	160%
	8703.6036	ያገለገሉ፡ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	260%
	8703.6037	ያገለገሉ፡ ከሰባት ዓመት የበለጠ	460%
የሲ.ሊ.ንድሩ ይዘት ከ1,800 ሲ.ሲ የበለጠ			
	8703.6041	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	100%
	8703.6042	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	100%
	8703.6043	አዲስ፣ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	100%
	8703.6044	ያገለገሉ፡ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	150%
	8703.6045	ያገለገሉ፡ ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	200%
	8703.6046	ያገለገሉ፡ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	300%
	8703.6047	ያገለገሉ፡ ከሰባት ዓመት የበለጠ	500%
19.16. ሌሎች ተሽከርካሪዎች፡ ለፕሮፕሬቲን የኮምፕራሽን-ኢንጂነሪንግ ኢንተርናል ኮምፕራሽን ፒስተን ኢንጂን (ዲዛል ወይም ከፊል ዲዛል) እና ኦሊክትሪክ ሞተርን አጣምረው የያዙ፣ በውጫዊ የኦሊክትሪክ ምንጭ ቻርጅ መሆን የሚችሉ፡			
ባለሦስት እግር ተሽከርካሪዎች፡			
	8703.7011	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	5%
	8703.7012	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	5%
	8703.7013	አዲስ፣ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	5%
	8703.7014	ያገለገሉ፡ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	55%
	8703.7015	ያገለገሉ፡ ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	105%
	8703.7016	ያገለገሉ፡ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	2055%
	8703.7017	ያገለገሉ፡ ከሰባት ዓመት የበለጠ	405%

አንቀጽ	የታሪፍ ቁጥር	የዕቃው ዓይነት	ታክስ መጣኔ
የሲ.ሊ.ንደሩ ይዘት ከ1,300 ሲሲ ያልበለጠ:			
	8703.7021	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	5%
	8703.7022	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	5%
	8703.7023	አዲስ፣ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	5%
	8703.7024	ያገለገሉ፣ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	55%
	8703.7025	ያገለገሉ፣ ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	105%
	8703.7026	ያገለገሉ፣ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	205%
	8703.7027	ያገለገሉ፣ ከሰባት ዓመት የበለጠ	405%
የሲ.ሊ.ንደሩ ይዘት ከ1,300 ሲሲ የበለጠ ነገር ግን ከ1,800 ሲሲ ያልበለጠ:			
	8703.7031	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	60%
	8703.7032	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	60%
	8703.7033	አዲስ፣ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	60%
	8703.7034	ያገለገሉ፣ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	110%
	8703.7035	ያገለገሉ፣ ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	160%
	8703.7036	ያገለገሉ፣ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	260%
	8703.7037	ያገለገሉ፣ ከሰባት ዓመት የበለጠ	460%
የሲ.ሊ.ንደሩ ይዘት ከ1,800 ሲሲ የበለጠ:			
	8703.7041	አዲስ፣ ሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	100%
	8703.7042	አዲስ፣ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	100%
	8703.7043	አዲስ፣ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	100%
	8703.7044	ያገለገሉ፣ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	150%
	8703.7045	ያገለገሉ፣ ከሁለት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	200%
	8703.7046	ያገለገሉ፣ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	300%
	8703.7047	ያገለገሉ፣ ከሰባት ዓመት የበለጠ	500%

ቀጽ	የታሪፍ ቁጥር	የዕቃው ዓይነት	ታክስ መጣኔ
19.17. ሌሎች ተሽከርካሪዎች፣ ለፕሮፕላንን ኢሌክትሪክ ጥተርን ብቻ የያዙ፡			
	8703.8021	ያገለገሉ፡ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያልበለጠ	50%
	8703.8022	ያገለገሉ፡ ከሁለት ዓመት የበለጠ የሆነ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8703.8023	ያገለገሉ፡ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	200%
	8703.8024	ያገለገሉ፡ ከሰባት ዓመት የበለጠ	400%
19.18. ሌሎች ተሽከርካሪዎች			
	8703.9011	አዲስ፡ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	30%
	8703.9012	አዲስ፡ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በክፊል ተበትነው የቀረቡ	30%
	8703.9013	አዲስ፡ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	30%
	8703.9021	ያገለገሉ፡ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነገር ግን ከሁለት ዓመት ያነሰ	80%
	8703.9022	ያገለገሉ፡ ከሁለት ዓመት ወይም ከዚያ በላይ የሆነ ነገር ግን ከአራት ዓመት ያልበለጠ	130%
	8703.9023	ያገለገሉ፡ ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	230%
	8703.9024	ያገለገሉ፡ ከሰባት ዓመት የበለጠ	430%
7.04	እቃዎችን ለመጫን /ለማጓጓዝ/ የሚያገለግሉ ተሽከርካሪዎች		
19.19. ከአውራ ጎጃናዎች ውጭ እንዲያገለግሉ ዲዛይን የተደረገ ገልባጭ ተሽከርካሪዎች፡-			
	8704.1021	ያገለገሉ፡ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8704.1022	ያገለገሉ፡ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	200%
	8704.1023	ያገለገሉ፡ ዕድሜያቸው ከሰባት ዓመት የበለጠ	400%
19.20. ሌሎች፣ ባለኮምፕራሽን-ኢንጂነሽን ኢንተርናል ኮምፒዩትር ሲስተን ኢንጅነሪንግ የሆኑ /ዲገል ወይም ከፊል-ዲገል/ ተሽከርካሪዎች፡			
19.20.1. ከ5 ቶን ያልበለጠ ግሮስ ኪክል ዌይት ያላቸው፡-			
ከ1500 ኪ.ግ ያልበለጠ የመጫን ችሎታ ያላቸው፡-			
	8704.2114	ያገለገሉ፡ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8704.2115	ያገለገሉ፡ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	200%
	8704.2116	ያገለገሉ፡ ዕድሜያቸው ከሰባት ዓመት የበለጠ	400%
ከ1500 ኪ.ግ የበለጠ የመጫን ችሎታ ያላቸው፡			
	8704.2124	ያገለገሉ፡ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8704.2125	ያገለገሉ፡ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት ዓመት ያልበለጠ	200%
	8704.2126	ያገለገሉ፡ ዕድሜያቸው ከሰባት ዓመት የበለጠ	400%

አንቀጽ	የታሪፍ ቁጥር	የዕቃው ዓይነት	ታክስ መጣኔ
19.20.2. ከ5 ቶን የበለጠ ነገር ግን ከ20 ቶን ያልበለጠ ግሮስ ቪክል ዌይት ያላቸው:			
	8704.2221	ያገለገሉ፡ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8704.2222	ያገለገሉ፡ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%
	8704.2223	ያገለገሉ፡ ዕድሜያቸው ከሰባት አመት የበለጠ	400%
19.20.3. ከ20 ቶን የበለጠ ግሮስ ቪክል ዌይት ያላቸው:			
	8704.2321	ያገለገሉ፡ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8704.2322	ያገለገሉ፡ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%
	8704.2323	ያገለገሉ፡ ዕድሜያቸው ከሰባት አመት የበለጠ	400%
19.21. ሌሎች፣ ባለ ስፓርክ-ኢንጂነሪንግ ኢንተርናል ኮምፖስትን ፕሰተን ኢንጂን የሆኑ:			
19.21.1. ከ5 ቶን ያልበለጠ ግሮስ ቪክል ዌይት ያላቸው:			
ከ1500 ኪሎ ግራም ያልበለጠ የመጫን ችሎታ ያላቸው:			
	8704.3114	ያገለገሉ፡ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8704.3115	ያገለገሉ፡ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%
	8704.3116	ያገለገሉ፡ ዕድሜያቸው ከሰባት አመት የበለጠ	400%
ከ1500 ኪ.ሎ ግራም የበለጠ የመጫን ችሎታ ያላቸው:			
	8704.3124	ያገለገሉ፡ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8704.3125	ያገለገሉ፡ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%
	8704.3126	ያገለገሉ፡ ዕድሜያቸው ከሰባት አመት የበለጠ	400%
19.21.2. ከ5 ቶን የበለጠ ግሮስ ቪክል ዌይት ያላቸው:			
	8704.3221	ያገለገሉ፡ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8704.3222	ያገለገሉ፡ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%
	8704.3223	ያገለገሉ፡ ዕድሜያቸው ከሰባት አመት የበለጠ	400%
19.22. ሌሎች የጭነት ተሽከርካሪዎች			
	8704.9021	ያገለገሉ፡ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8704.9022	ያገለገሉ፡ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%

አንቀጽ	የታሪፍ ቁጥር	የዕቃው ዓይነት	ታክስ መጣኔ
	8704.9023	ያገለገሉ፣ ዕድሜያቸው ከሰባት አመት የበለጠ	400%
87.05	<p>ለተለየ አገልግሎት የሚውሉ ባለ ሞተር ተሽከርካሪዎች አይነተኛ ተግባራቸው ሰዎችን ወይም ዕቃዎችን ለማንገዝ እንዲሆን ተብለው ከተሠሩት ሌላ /ለምሳሌ፣ አሮጌ መኪናዎች ማንሻ መኪናዎች፣ ዕቃ ማንሻ ካሚዎች፣ የእሳት አደጋ መከላከያ ተሽከርካሪዎች፣ የኮንክሪት ማደባለቂያ ካሚዎች፣ የመንገድ መጥረጊያ ካሚዎች፣ የመንገድ መርጫ መኪናዎች፣ ተንቀሳቃሽ ወርክሾፖች፣ ተንቀሳቃሽ ራዲዮለጂካል ዩኒቶች/፣</p> <p>19.23. የዕቃ ማንሻ ካሚዎች፡</p>		
	8705.1021	ያገለገሉ፣ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8705.1022	ያገለገሉ፣ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%
	8705.1023	ያገለገሉ፣ ዕድሜያቸው ከሰባት አመት የበለጠ	400%
	19.24. ተንቀሳቃሽ የጉድጓድ መቆፈሪያ ዴሪቶች፡		
	8705.2021	ያገለገሉ፣ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8705.2022	ያገለገሉ፣ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%
	8705.2023	ያገለገሉ፣ ዕድሜያቸው ከሰባት አመት የበለጠ	400%
	19.25. የኮንክሪት ማደባለቂያ ካሚዎች		
	8705.4021	ያገለገሉ፣ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት ያልበለጠ	100%
	8705.4022	ያገለገሉ፣ ዕድሜያቸው ከአራት ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከሰባት አመት ያልበለጠ	200%
	8705.4023	ያገለገሉ፣ ዕድሜያቸው ከሰባት አመት የበለጠ	400%
	19.26. የሞተር ሳይኮሎች፡		
87.11	8711.1011	በአገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	5%
	8711.1012	በአገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	5%
	8711.1013	ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	5%
	8711.1020	ሞተር ሳይክል (ያገለገል)	200%
	8711.2011	በአገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	5%
	8711.2012	በአገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	5%
	8711.2013	ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	5%
	8711.2020	ሞተር ሳይክል (ያገለገል)	200%
	8711.3011	በአገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	5%

አንቀጽ	የታሪፍ ቁጥር	የዕቃው ዓይነት	ታክስ መጣኔ
	8711.3012	በአገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	5%
	8711.3013	ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	5%
	8711.3020	ሞተር ሳይክል (ያገለገል)	200%
	8711.4011	በአገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	5%
	8711.4012	በአገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	5%
	8711.4013	ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	5%
	8711.4020	ሞተር ሳይክል (ያገለገል)	200%
	8711.5011	በአገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	5%
	8711.5012	በአገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	5%
	8711.5013	ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	5%
	8711.5020	ሞተር ሳይክል (ያገለገል)	200%
	8711.6020	ሞተር ሳይክል (ያገለገል በኤሌክትሪክ የሚሰራ)	200%
	8711.9011	በአገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ	5%
	8711.9012	በአገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የቀረቡ	5%
	8711.9013	ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ	5%
	8711.9020	ሞተር ሳይክል (ያገለገል)	200%
87.16	ተሳቢዎች እና ሴሚትራሎች፣ ሌሎች ተሽከርካሪዎች፣ በሚካኒካዊ ዘዴ የማይንቀሳቀሱ የነዚህ ክፍሎች፡፡		
19.27.	ተሳቢዎች እና ቅጥልጥል ሴሚትራሎች፣ እንደ መኖሪያ ቤት የሚያገለግሉ ወይም ለካምፒንግ የሚሆኑ፡፡		
	8716.1020	ያገለገሉ	200%
19.28.	ለእርሻ አገልግሎት የሚውሉ በራሳቸው ዕቃዎችን የሚጭኑ እና የሚያራግፉ ተሳቢዎች እና ሴሚትራሎች፡፡		
	8716.2020	ያገለገሉ	200%
19.29.	ሌሎች ዕቃዎችን ለማጓጓዝ የሚያገለግሉ ተሳቢዎች እና ሴሚትራሎች፡፡		
	ተሳቢ ቦታዎች እና ሴሚትራሎች ቦታዎች፡፡		
	8716.3120	ያገለገሉ	200%

አንቀጽ	የታሪፍ ቁጥር	የዕቃው ዓይነት	ታክስ መጣኔ
19.30. ሌሎች:-			
	8716.3920	ያገለገሉ	200%
19.31. ሌሎች ተሳቢዎችና ሴግጥራሎች			
	8716.4020	ያገለገሉ	200%
19.32. ሌሎች ተሽከርካሪዎች:-			
የሬንጅ እና የቅጥራን ማፍለያዎች፣ እና ለመንገድ ስራ እና ጥገና የሚሆኑ ተመሳሳይ ተሽከርካሪዎች:-			
	8716.8012	ያገለገሉ	200%
19.33. ሌሎች:-			
	8716.8092	ያገለገሉ	200%
19.34. የቪዲዮ ጌም ማሽኖች፣ የበዓል፣ የካርኒቫል፣ የአስማት መጫወቻዎችና መቀለጃዎች፣ የቁማር ማሽኖች እና መጫወቻ ካርታ			
95.04 እስከ	9504.2000 እስከ	የቪዲዮ ጌም ማሽኖች፣ የበዓል፣ የካርኒቫል፣ የአስማት መጫወቻዎችና መቀለጃዎች፣ የቁማር ማሽኖች እና መጫወቻ ካርታዎች	20%
95.05	9505.9000		
19.35. የትምባሆ ፒፓዎች (ጋያ ጭምር)፣ የሲጋራ ወይም የሲካራ መያዣዎች እና የነዚህ ክፍሎች			
96.14	9614.0010	የሺሻ ፒፓዎች	20%
	9614.0090	የትምባሆ ፒፓዎች (ጋያ ጭምር)፣ የሲጋራ ወይም የሲካራ መያዣዎች እና የነዚህ ክፍሎች	20%

SECOND SCHEDULE
PART I
EXEMPT EXCISABLE GOODS

The following excisable goods shall be exempt from excise duty when purchased before clearance through Customs or removal from excise control:

1. Excisable goods that are bona fide stores for aircraft, being goods for use or consumption by passengers or crew of aircraft while on board and while the aircraft is in international traffic;
2. Excisable goods imported into Ethiopia or purchased in Ethiopia by a diplomatic or consular mission, or by a diplomat or consul, or a member of the diplomat or consul's family forming part of the diplomat or consul's household in Ethiopia to the extent provided for under the Privileges and Immunities Regulations;
3. Excisable goods imported into Ethiopia or purchased in Ethiopia by a foreign government, international organization, or aid agency to the extent provided for under an international agreement or the Privileges and Immunities Regulations;
4. One motor vehicle for use by persons with disability;
5. Excisable Goods imported or Purchased locally by the Ethiopian Red Cross Society for official use in the provision of relief services in Ethiopia;
6. Excisable goods imported by, and in the possession of a passenger subject to limitations provided for in the appropriate law.
7. Excisable goods imported or purchased locally for direct and exclusive use in the implementation of an official aid-funded Project, to the extent provided for under the agreement signed or approved by the Minister;
8. All goods imported or purchased locally for the official use by the Ethiopian Defense Forces and the Police Commissions as provided in a Directive issued by the Minister;
9. All goods to be imported or purchased locally by investors in accordance with the Investment Incentives Regulations;
10. All goods listed under Schedule two " II" of the Customs Regulation.

PART II
EXEMPT EXCISABLE SERVICES

1. The following excisable services shall be exempt from excise duty—
 - a) Excisable services supplied in Ethiopia to a diplomatic or consular mission or to a diplomat or consul, or a member of the diplomat or consul's family forming part of the diplomat or consul's household in Ethiopia to the extent provided for under the Privileges and Immunities Regulations.
 - b) Excisable services supplied in Ethiopia to a foreign government, international organization, or aid agency to the extent provided for under an international agreement or the Privileges and Immunities Regulations.

2. Definitions

In this Second Schedule "international agreement " means an agreement between the Government of Ethiopia and a foreign government, international organization, or aid agency for the provision of financial, technical, humanitarian, or administrative assistance to the Government of Ethiopia.

Heading	Tariff Number	Description	Excise Rate on Value
1. Fats and Oils			
15.01 to 15.15		Edible animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; with content of 40g or more saturated fat per 100g, or unable to determine level of saturated fat from label.	30%
15.16		Edible animal or vegetable fats and oils, partially or wholly hydrogenated, with content of 40g or more saturated fat per 100g, or more than 0.5g of trans fat per 100g, or unable to determine level of saturated fat from label.	40%
15.17		Edible margarine 40g or more saturated fat per 100g, or more than 0.5g of trans fat per 100g.	50%
2. Sugar and Sugar Confectionery			
17.01	1701.1200	Any type of sugar (in solid or liquid form) excluding molasses, Maple sugar and maple syrup	20%
	1701.1400		
	1701.9100		
	1701.9900		
17.02	1702.2000		
17.04	1704.1000	Chewing gum, whether or not sugar coated	30%
17.04	1704.9000	Sugar confectionery including white chocolate not containing cocoa.	
3. Chocolate and food preparation containing cocoa			
18.06	1806.1000, 1806.2000, 1806.3100, 1806.3200, 1806.9090	Chocolate and other food preparations containing cocoa not including Infant or Invalid food	30%
4. Soft Drink Powder			
21.06	2106.9040	Powder soft drinks	25%

Heading	Tariff Number	Description	Excise Rate on Value
5. Beverages and Spirits			
5.1. Non-Alcoholic Beverages			
22.01	2201.1000	All types of waters, including natural or artificial mineral waters and aerated (sparkling) waters canned in a factory, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavored.	10%
	2201.9000		
22.02	2202.1000	All types of mineral waters and aerated (sparkling) water containing added sugar or other sweetening matter or flavored, and other non-alcoholic beverages, excluding fruit or vegetable juices and dietary supplements.	25%
	2202.9990		
	2202.9100	Non-Alcoholic beer	25%
5.2. Alcoholic Beverages and Spirits			
22.03	2203.0000	All types of beer made from malt	40% or 11 Birr per liter, whichever is higher
		Beer produced exclusively from barley grown and malted in Ethiopia	35% or 9 Birr per liter whichever is higher
		Beer the local raw material content of which excluding water is at least 75% by weight of its constituents,	30% or 8 Birr per liter whichever is higher
22.06	2206.0000	Other fermented beverages (for example cider, perry, mead, sake, opaque beer), and with mixtures of fermented beverages with non-alcoholic beverage and spirituous beverages & stout and of other beer kind, powdered beer,	40% or 11 Birr per liter, whichever is higher
22.08	2208.9010	Ready to drink mixtures of an alcoholic content not exceeding 7% volume.	40% or 11 Birr per liter, whichever is higher

Heading	Tariff Number	Description	Excise Rate on Value
22.04	2204.1000	All types of wine made of grape, wines including fortified wines, fermented wines, grape must, and other alcoholic beverages obtained by fermentation of fruits.	40%
	2204.2100		
	2204.2200		
	2204.3000		
22.05	2205.1000	Wine the local raw material content of which excluding water is at least 75% by weight of its constituents.	30%
	2205.9000		
22.08	2208.3000	Fermented beverages (Cider, Perry, mead), mixture of fermented beverages and nonalcoholic drinks, indented style alcohol of an alcoholic strengths by volume of 80% or lower or higher, denatured style alcohol and spirits of any strength, whisky, Gin, Geneva, vodka, rum and other spirits obtained by distilling fermented sugar cane products, liqueurs, cordials.	80%
22.06	2206.0000		
22.07	2207.1000		
22.08	2208.2000		
	2208.4000		
	2208.5000		
	2208.6000		
22.08	2208.7000		
	2208.9090		
22.07	2207.2000		
6. Tobacco & Tobacco Products			
24.01	2401.1000	Tobacco Leaf	20%
	2401.2000		
	2401.3000		
24.02	2402.2000	Cigarettes	30% + 8 birr per pack (20 stick)
	2402.1000	Cigar, Cigarillos, Pipe tobacco, Snuff, Any other tobacco product	30%+250 birr per Kilogram
	2402.9000		
24.03	2403.1900		
	2403.9100		
	2403.9900		
7. Salt			
25.01	501.0010	Salt	25%
	2501.0090		

Heading	Tariff Number	Description	Excise Rate on Value
8. Mineral Fuel, Oil and their products			
27.10	2710.1200	Fuel-Super Benzene, Regular Benzene, Petrol, Gasoline and other Motor Spirits, Jet fuel	30%
	2710.1910		
	2710.1920		
	2710.1950		
	2710.2010		
	2710.2020		
	2710.2050		
9. Perfumes, Toilet Waters, Cosmetics and beauty products			
33.03 33.04, 33.05	3303.0000 3304.1000, 3304.2000, 3304.3000, 3304.9100, 3304.9900, 3305.2000, 3305.3000, 3305.9000,	Perfumes and Toilet Waters Cosmetics and beauty products Except Sun screen and Shampoos	100%
10. Fireworks			
36.04	3604.1000	Fireworks	100%
11. Plastic Bags			
39.23, 39.23	3923.2110, 3923.2910, 3923.2910, 3923.2920	Plastic shopping bags	40 birr per kg
12. Tyres			
40.11 to 40.13	4011.1000 to 4013.9090	Rubber Tyres	5%

Heading	Tariff Number	Description	Excise Rate on Value
13. Textile and Textile products manufactured by industries.			
50.07	5007.1010		
	5007.1090		
	5007.2010		
	5007.9010		
	5007.9090		
51.11 to 51.13	5111.1110 to 5113.0090	8.1 Textile fabrics, knitted or woven of natural silk, rayon, nylon, wool, partly or wholly made from cotton, which is grey, white, dyed or printed, in pieces of any length or width (except Mosquito net and Abugedi) and including blankets, bedsheets, counterpanes, towels, counterpanes, towels, table clothes and similar articles manufactured by industries.	8%
52.08 to 52.12	5208.1100 to 5212.2500		
53.09 to 53.11	5309.1190 to 5311.0090		
54.07 to 54.08	5407.1010 to 5408.3400		
55.12 to 55.16	5512.1110 to 5516.9400		
58.01 to 58.11 (Except 58.06),	5801.1000 to 5811.0000 (Except 5802.1100, 5804.1010)		

Heading	Tariff Number	Description	Excise Rate on Value
59.01 to 59.11 (Except 59.02),	5901.1000 to 5911.9000 (Except 5902.1000, 5902.2000, 5902.9000)		
57.01 to 57.05	5701.1000 to 5705.0000	8.2. Carpets	30%
60.01 to 60.06	6001.1000 to 6006.9000	8.3. Garments	8%
62.01 to 62.19	6201.1100 to 6217.9000		
63.01 to 63.04	6310.1000 to 6304.9990		
14. Artificial flowers, foliage and fruit and Articles made of artificial flowers, foliage or fruit.			
67.02	6702.1000, 6702.9010, 6702.9090	Artificial flowers, foliage and fruit and Articles made of artificial flowers, foliage or fruit.	10%
15. Human Hair and Wigs			

Heading	Tariff Number	Description	Excise Rate on Value
16. Asbestos and Asbestos Products			
68.11, 68.12, 68.13	6811.4000, 6812.9100, 6812.9200, 6812.9300 6812.8000, 6812.9900, 6813.2000	Articles of asbestos-cement, of cellulose fiber-cement, Fabricated asbestos fibers; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures or of asbestos (for example, thread, woven fabric, clothing, headgear footwear, gaskets, whether or not reinforced, Friction material and article there of	20%
17. NATURAL OR CULTURED PEARLS AND PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES			
71.01 to 71.17 (Except 71.15)	7101.1000 to 7117.9090 (Except 7108.2000, 7115.1000, 7115.9010)	Natural or cultured pearls, Precious or semi-precious stones, Precious metals, metals clad with precious metal, and articles thereof, imitation jewelry, coin Except monetary	20%
18. Video recording or reproducing apparatus. Television broadcast receivers. cameras.			
85.21	8521.1000, 8521.9010, 8521.9090	Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video tuner	10%
85.25	8525.8000	Television camera, Digital camera and Video Camera recorder	10%
85.27	8527.1310	Radio-broadcast apparatus combined with sound recording or reproducing apparatus presented SKD for assembly industry	10%
	8527.1390	Radio-broadcasting apparatus combined with sound recording or reproducing apparatus:	10%
	8527.1910	Radio-broadcast receivers capable of operating without an external source of power presented SKD for assembly industry	10%
	8527.1990	Radio-broadcast receivers capable of operating without an external source of power	10%
	8527.9920	Radio-broadcast receivers combined with VCD or DVD players	10%
	8528.7210	Incorporating video recording or reproducing apparatus, presented SKD for the assembly industry	10%

Heading	Tariff Number	Description	Excise Rate on Value
85.28	8528.7220	Incorporating video recording or reproducing apparatus, presented CBU	10%
	8528.7230	Other, presented SKD for the assembly industry	10%
	8528.7290	Colored Television	10%
85.28	8528.7300	Monochrome	10%
19. Motor passenger cars, Station Wagons, utility cars, and Land Rovers, Jeeps pickups, similar vehicles (including motorized caravans), whether assembled, together with their appropriate initial equipment:			
87.01	TraCTOR		
19.1. Single axle tractors			
	8701.1021	Used, of age not exceeding four years	100%
	8701.1022	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8701.1023	Used, of age exceeding seven years	400%
19.2. Road tractors for semi-trailers			
	8701.2021	Used, of age not exceeding four years	100%
	8701.2022	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8701.2023	Used, of age exceeding seven years	400%
19.3. Track-laying tractors			
	8701.3021	Used, of age not exceeding four years	100%
	8701.3022	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8701.3023	Used, of age exceeding seven years	400%
19.4. Other, of an engine power			
19.4.1. Not exceeding 18 kW			
	8701.9121	Used, of age not exceeding four years	100%
	8701.9122	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8701.9123	Used, of age exceeding seven years	400%
19.4.2. Exceeding 18 kW but not exceeding 37 kW			
	8701.9221	Used, of age not exceeding four years	100%
	8701.9222	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8701.9223	Used, of age exceeding seven years	400%

Heading	Tariff Number	Description	Excise Rate on Value
19.4.3. Exceeding 37 kW but not exceeding 75 kW:			
	8701.9321	Used, of age not exceeding four years	100%
	8701.9322	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8701.9323	Used, of age exceeding seven years	400%
19.4.4. Exceeding 75 kW but not exceeding 130 kW			
	8701.9421	Used, of age not exceeding four years	100%
	8701.9422	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8701.9423	Used, of age exceeding seven years	400%
19.4.5. Exceeding 130 kW			
	8701.9521	Used, of age not exceeding four years	100%
	8701.9522	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8701.9523	Used, of age exceeding seven years	400%
87.02	Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver.		
19.5	With only compression-ignition internal combustion piston engine(diesel or semi-diesel)		
	8702.1021	Used, Of a seating capacity not exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age not exceeding four years	100%
	8702.1022	Used, Of a seating capacity not exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8702.1023	Used, Of a seating capacity not exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age exceeding seven years	400%
	8702.1024	Used, Of a seating capacity exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age not exceeding four years	100%
	8702.1025	Used, Of a seating capacity exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8702.1026	Used, Of a seating capacity exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age exceeding seven years	400%
19.6	With both compression-ignition internal combustion piston engine(diesel or semi-diesel) and electric motor as motors for propulsion		
	8702.2021	Used, Of a seating capacity not exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age not exceeding four years	100%
	8702.2022	Used, Of a seating capacity not exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8702.2023	Used, Of a seating capacity not exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age exceeding seven years	400%
	8702.2024	Used, Of a seating capacity exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age not exceeding four years	100%
	8702.2025	Used, Of a seating capacity exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8702.2026	Used, Of a seating capacity exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age exceeding seven years	400%

Heading	Tariff Number	Description	Excise Rate on Value
19.7. With both spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine and electric motor as motors for propulsion			
	8702.3021	Used, Of a seating capacity not exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age not exceeding four years	100%
	8702.3022	Used, Of a seating capacity not exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8702.3023	Used, Of a seating capacity not exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age exceeding seven years	400%
	8702.3024	Used, Of a seating capacity exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age not exceeding four years	100%
	8702.3025	Used, Of a seating capacity exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8702.3026	Used, Of a seating capacity exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age exceeding seven years	400%
19.8. With only electric motor for propulsion			
	8702.4021	Used, Of a seating capacity not exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age not exceeding four years	100%
	8702.4022	Used, Of a seating capacity not exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8702.4023	Used, Of a seating capacity not exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age exceeding seven years	400%
	8702.4024	Used, Of a seating capacity exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age not exceeding four years	100%
	8702.4025	Used, Of a seating capacity exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8702.4026	Used, Of a seating capacity exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age exceeding seven years	400%
19.9. Other Public Transport Vehicles			
	8702.9021	Used, Of a seating capacity not exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age not exceeding four years	100%
	8702.9022	Used, Of a seating capacity not exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8702.9023	Used, Of a seating capacity not exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age exceeding seven years	400%
	8702.9024	Used, Of a seating capacity exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age not exceeding four years	100%
	8702.9025	Used, Of a seating capacity exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8702.9026	Used, Of a seating capacity exceeding 16 passengers (adults) including the driver, of age exceeding seven years	400%

Heading	Tariff Number	Description	Excise Rate on Value
87.03		Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 87.02), including station wagons and racing cars.	
19.10. Vehicles specially designed for travelling on snow; golf cars and similar vehicles			
	8703.1021	Used, Of age one year or more but not exceeding two years	50%
	8703.1022	Used, Of age exceeding two years but not exceeding four years	100%
	8703.1023	Used, Of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8703.1024	Used, Of age exceeding seven years	400%
19.11. Other vehicles, with only spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine:			
19.11.1. Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc:			
Three-wheeler motor vehicles			
	8703.2111	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8703.2112	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8703.2113	New, Completely Built Up (CBU)	5%
	8703.2114	Used, of age one year or more but not exceeding two years	55%
	8703.2115	Used, of age exceeding two years but not exceeding four years	105%
	8703.2116	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	205%
	8703.2117	Used, of age exceeding seven years	405%
Others			
	8703.2191	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8703.2192	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8703.2193	New, Completely Built Up (CBU)	5%
	8703.2194	Used, of age one year or more but not exceeding two years	55%
	8703.2195	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	105%
	8703.2196	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	205%
	8703.2197	Used, of age exceeding seven years	405%

Heading	Tariff Number	Description	Excise Rate on Value
19.11.2. Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc:			
Of a cylinder capacity not exceeding 1300 cc:			
	8703.2211	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8703.2212	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8703.2213	New, Completely Built Up (CBU)	5%
	8703.2214	Used, of age one year or more but not exceeding two years	55%
	8703.2215	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	105%
	8703.2216	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	205%
	8703.2217	Used, of age exceeding seven years	405%
Of a cylinder capacity exceeding 1,300 cc:			
	8703.2221	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	60%
	8703.2222	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	60%
	8703.2223	New, Completely Built Up (CBU)	60%
	8703.2224	Used, of age one year or more but not exceeding two years	110%
	8703.2225	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	160%
	8703.2226	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	260%
	8703.2227	Used, of age exceeding seven years	460%
19.11.3. Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000cc:			
of a cylinder capacity not exceeding 1800 cc:			
	8703.2311	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	60%
	8703.2312	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	60%
	8703.2313	New, Completely Built Up (CBU) form	60%
	8703.2314	Used, of age one year or more but not exceeding two years	110%
	8703.2315	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	160%
	8703.2316	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	260%
	8703.2317	Used, of age exceeding seven years	460%

Heading	Tariff Number	Description	Excise Rate on Value
of a cylinder capacity exceeding 1800 cc:			
	8703.2321	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	100%
	8703.2322	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	100%
	8703.2323	New, Completely Built Up (CBU) form	100%
	8703.2324	Used, of age one year or more but not exceeding two years	150%
	8703.2325	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	200%
	8703.2326	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	300%
	8703.2327	Used, of age exceeding seven years	500%
Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc:			
	8703.2411	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	100%
	8703.2412	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	100%
	8703.2413	New, Completely Built Up (CBU) form	100%
	8703.2421	Used, of age one year or more but not exceeding two years	150%
	8703.2422	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	200%
	8703.2423	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	300%
	8703.2424	Used, of age exceeding seven years	500%
19.12. Other vehicles, with only compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel):			
19.12.1. Of a cylinder capacity not exceeding 1,500cc:			
Three-wheeler motor vehicles			
	8703.3111	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8703.3112	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8703.3113	New, Completely Built Up (CBU)	5%
	8703.3114	Used, of age one year or more but not exceeding two years	55%
	8703.3115	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	105%
	8703.3116	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	205%
	8703.3117	Used, of age exceeding seven years	405%

Heading	Tariff Number	Description	Excise Rate on Value
Of a cylinder capacity not exceeding 1300cc:			
	8703.3121	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8703.3122	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8703.3123	New, Completely Built Up (CBU)	5%
	8703.3124	Used, of age one year or more but not exceeding two years	55%
	8703.3125	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	105%
	8703.3126	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	205%
	8703.3127	Used, of age exceeding seven years	405%
Of a cylinder capacity exceeding 1300 cc:			
	8703.3131	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	60%
	8703.3132	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	60%
	8703.3133	New, Completely Built Up (CBU)	60%
	8703.3134	Used, of age one year or more but not exceeding two years	110%
	8703.3135	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	160%
	8703.3136	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	260%
	8703.3137	Used, of age exceeding seven years	460%
Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc:			
Of a cylinder capacity not exceeding 1,800 cc:			
	8703.3211	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	100%
	8703.3212	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	100%
	8703.3213	New, Completely Built Up (CBU) form	100%
	8703.3214	Used, of age one year or more but not exceeding two years	150%
	8703.3215	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	200%
	8703.3216	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	300%
	8703.3217	Used, of age exceeding seven years	500%

Heading	Tariff Number	Description	Excise Rate on Value
Of a cylinder capacity exceeding 1800 cc:			
	8703.3221	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	100%
	8703.3222	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	100%
	8703.3223	New, Completely Built Up (CBU) form	100%
	8703.3224	Used, of age one year or more but not exceeding two years	150%
	8703.3225	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	200%
	8703.3226	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	300%
	8703.3227	Used, of age exceeding seven years	500%
Of a cylinder capacity exceeding 2,500cc:			
	8703.3311	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	100%
	8703.3312	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	100%
	8703.3313	New, Completely Built Up (CBU) form	100%
	8703.3321	Used, of age one year or more but not exceeding two years	150%
	8703.3322	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	200%
	8703.3323	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	300%
	8703.3324	Used, of age exceeding seven years	500%
19.13. Other vehicles, with both spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power:			
Three-wheeler motor vehicles:			
	8703.4011	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8703.4012	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8703.4013	New, Completely Built Up (CBU)	5%
	8703.4014	Used, of age one year or more but not exceeding two years	55%
	8703.4015	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	105%
	8703.4016	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	205%
	8703.4017	Used, of age exceeding seven years	405%

Heading	Tariff Number	Description	Excise Rate on Value
Of a cylinder capacity not exceeding 1300 cc:			
	8703.4021	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8703.4022	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8703.4023	New, Completely Built Up (CBU)	5%
	8703.4024	Used, of age one year or more but not exceeding two years	55%
	8703.4025	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	105%
	8703.4026	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	205%
	8703.4027	Used, of age exceeding seven years	405%
Of a cylinder capacity exceeding 1300 cc but not exceeding 1800 cc:			
	8703.4031	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	60%
	8703.4032	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	60%
	8703.4033	New, Completely Built Up (CBU) form	60%
	8703.4034	Used, of age one year or more but not exceeding two years	110%
	8703.4035	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	160%
	8703.4036	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	260%
	8703.4037	Used, of age exceeding seven years	460%
Of a cylinder capacity exceeding 1800 cc:			
	8703.4041	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	100%
	8703.4042	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	100%
	8703.4043	New, Completely Built Up (CBU) form	100%
	8703.4044	Used, of age one year or more but not exceeding two years	150%
	8703.4045	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	200%
	8703.4046	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	300%
	8703.4047	Used, of age exceeding seven years	500%

Heading	Tariff Number	Description	Excise Rate on Value
19.14. Other vehicles, with both compression- ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel) and electric motor as motors for propulsion, other than those capable of being charged by plugging to external source of electric power:			
Three-wheeler motor vehicles:			
	8703.5011	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8703.5012	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8703.5013	New, Completely Built Up (CBU)	5%
	8703.5014	Used, of age one year or more but not exceeding two years	55%
	8703.5015	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	105%
	8703.5016	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	205%
	8703.5017	Used, of age exceeding seven years	405%
Of a cylinder capacity not exceeding 1300 cc:			
	8703.5021	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8703.5022	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8703.5023	New, Completely Built Up (CBU)	5%
	8703.5024	Used, of age one year or more but not exceeding two years	55%
	8703.5025	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	105%
	8703.5026	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	205%
	8703.5027	Used, of age exceeding seven years	405%
Of a cylinder capacity exceeding 1300 cc but not exceeding 1800 cc:			
	8703.5031	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	60%
	8703.5032	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	60%
	8703.5033	New, Completely Built Up (CBU) form	60%
	8703.5034	Used, of age one year or more but not exceeding two years	110%
	8703.5035	Used, of age two years or more but not exceeding four years	160%
	8703.5036	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	260%
	8703.5037	Used, of age exceeding seven years	460%

Heading	Tariff Number	Description	Excise Rate on Value
Of a cylinder capacity exceeding 1800 cc:			
	8703.5041	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	100%
	8703.5042	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	100%
	8703.5043	New, Completely Built Up (CBU) form	100%
	8703.5044	Used, of age one year or more but not exceeding two years	150%
	8703.5045	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	200%
	8703.5046	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	300%
	8703.5047	Used, of age exceeding seven years	500%
19.15. Other vehicles, with both spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine and electric motor as motors for propulsion, capable of being charged by plugging to external source of electric power:			
Three-wheeler motor vehicles:			
	8703.6011	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8703.6012	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8703.6013	New, Completely Built Up (CBU)	5%
	8703.6014	Used, of age one year or more but not exceeding two years	55%
	8703.6015	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	105%
	8703.6016	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	205%
	8703.6017	Used, of age exceeding seven years	405%
Of a cylinder capacity not exceeding 1300 cc:			
	8703.6021	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8703.6022	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8703.6023	New, Completely Built Up (CBU)	5%
	8703.6024	Used, of age one year or more but not exceeding two years	55%
	8703.6025	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	105%
	8703.6026	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	205%
	8703.6027	Used, of age exceeding seven years	405%

Heading	Tariff Number	Description	Excise Rate on Value
of a cylinder capacity exceeding 1300 cc but not exceeding 1800 cc:			
	8703.6031	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	60%
	8703.6032	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	60%
	8703.6033	New, Completely Built Up (CBU) form	60%
	8703.6034	Used, of age one year or more but not exceeding two years	110%
	8703.6035	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	160%
	8703.6036	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	260%
	8703.6037	Used, of age exceeding seven years	460%
of a cylinder capacity exceeding 1800 cc:			
	8703.6041	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	100%
	8703.6042	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	100%
	8703.6043	New, Completely Built Up (CBU) form	100%
	8703.6044	Used, of age one year or more but not exceeding two years	150%
	8703.6045	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	200%
	8703.6046	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	300%
	8703.6047	Used, of age exceeding seven years	500%
19.16. Other vehicles, with both compression ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel) and electric motor as motors for propulsion, capable of being charged by plugging to external source of electric power:			
Three-wheeler motor vehicles:			
	8703.7011	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8703.7012	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8703.7013	New, Completely Built Up (CBU)	5%
	8703.7014	Used, of age one year or more but not exceeding two years	55%
	8703.7015	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	105%
	8703.7016	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	205%
	8703.7017	Used, of age exceeding seven years	405%

Heading	Tariff Number	Description	Excise Rate on Value
of a cylinder capacity not exceeding 1300 cc:			
	8703.7021	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8703.7022	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8703.7023	New, Completely Built Up (CBU)	5%
	8703.7024	Used, of age one year or more but not exceeding two years	55%
	8703.7025	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	105%
	8703.7026	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	205%
	8703.7027	Used, of age exceeding seven years	405%
of a cylinder capacity exceeding 1300 cc but not exceeding 1800 cc:			
	8703.7031	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	60%
	8703.7032	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	60%
	8703.7033	New, Completely Built Up (CBU) form	60%
	8703.7034	Used, of age one year or more but not exceeding two years	110%
	8703.7035	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	160%
	8703.7036	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	260%
	8703.7037	Used, of age exceeding seven years	460%
Of a cylinder capacity exceeding 1800 cc:			
	8703.7041	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	100%
	8703.7042	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	100%
	8703.7043	New, Completely Built Up (CBU) form	100%
	8703.7044	Used, of age one year or more but not exceeding two years	150%
	8703.7045	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	200%
	8703.7046	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	300%
	8703.7047	Used, of age exceeding seven years	500%

Heading	Tariff Number	Description	Excise Rate on Value
19.17. Other vehicles, with only electric motor for propulsion:			
	8703.8021	Used, of age one year or more but not exceeding two years	50%
	8703.8022	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	100%
	8703.8023	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8703.8024	Used, of age exceeding seven years	400%
19.18. Other			
	8703.9011	New, Completely Knocked Down (CKD) to be assembled by domestic industry	30%
	8703.9012	New, Semi Knocked Down (SKD) to be assembled by domestic industry	30%
	8703.9013	New, Completely Built Up (CBU)	30%
	8703.9021	Used, of age one year or more but not exceeding two years	80%
	8703.9022	Used, of age exceeding two years or more but not exceeding four years	130%
	8703.9023	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	230%
	8703.9024	Used, of age exceeding seven years	430%
87.04	Motor vehicles for the transport of goods.		
19.19. Dumpers designed for off-highway use:			
	8704.1021	Used, of age not exceeding four years	100%
	8704.1022	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8704.1023	Used, of age exceeding seven years	400%
19.20. Other, with compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel):			
19.20.1. g.v.w. not exceeding 5 tonnes:			
With a carrying capacity not exceeding 1,500 kg:			
	8704.2114	Used, of age not exceeding four years	100%
	8704.2115	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8704.2116	Used, of age exceeding seven years	400%
With a carrying capacity exceeding 1,500 kg:			
	8704.2124	Used, of age not exceeding four years	100%
	8704.2125	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8704.2126		400%

Heading	Tariff Number	Description	Excise on Value
		Used, of age exceeding seven years	
19.20.2. g.v.w. exceeding 5 tonnes but not exceeding 20 tonnes:			
	8704.2221	Used, of age not exceeding four years	100%
	8704.2222	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8704.2223	Used, of age exceeding seven years	400%
19.20.3. g.v.w. exceeding 20 tonnes:			
	8704.2321	Used, of age not exceeding four years	100%
	8704.2322	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8704.2323	Used, of age exceeding seven years	400%
19.21. Other, with spark-ignition internal combustion piston engine:			
19.21.1. g.v.w. not exceeding 5 tonnes:			
With a carrying capacity not exceeding 1,500 kg:			
	8704.3114	Used, of age not exceeding four years	100%
	8704.3115	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8704.3116	Used, of age exceeding seven years	400%
With a carrying capacity exceeding 1,500 kg:			
	8704.3124	Used, of age not exceeding four years	100%
	8704.3125	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8704.3126	Used, of age exceeding seven years	400%
19.21.2. g.v.w. exceeding 5 tonnes:			
	8704.3221	Used, of age not exceeding four years	100%
	8704.3222	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8704.3223	Used, of age exceeding seven years	400%
19.22. Other			
	8704.9021	Used, of age not exceeding four years	100%
	8704.9022	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%

Heading	Tariff Number	Description	Excise Rate on Value
	8704.9023	Used, of age exceeding seven years	400%
87.05	Special purpose motor vehicles, other than those principally designed for the transport of persons or goods (for example, breakdown lorries crane lorries, fire fighting vehicles, concrete - mixer lorries, road sweeper lorries spraying lorries, mobile workshops, mobile radiological units).		
	19.23. Crane lorries:		
	8705.1021	Used, of age not exceeding four years	100%
	8705.1022	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8705.1023	Used, of age exceeding seven years	400%
	19.24. Mobile drilling derricks:		
	8705.2021	Used, of age not exceeding four years	100%
	8705.2022	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8705.2023	Used, of age exceeding seven years	400%
	19.25. Concrete-mixer lorries:		
	8705.4021	Used, of age not exceeding four years	100%
	8705.4022	Used, of age exceeding four years but not exceeding seven years	200%
	8705.4023	Used, of age exceeding seven years	400%
	19.26. Motor Cycles:		
87.11	8711.1011	Completed knocked down (CKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8711.1022	Semi knocked down (CKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8711.1013	Motor Cycles (CBD)	5%
	8711.1020	Motor Cycles (Used)	200%
	8711.2011	Completed knocked down (CKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8711.2012	Semi knocked down (CKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8711.2013	Motor Cycles (CBD)	5%
	8711.2020	Motor Cycles (Used)	200%

Heading	Tariff Number	Description	Excise Rate on Value
	8711.3011	Completed knocked down (CKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8711.3012	Semi knocked down (CKD) to be assembled by domestic ..	5%
	8711.3013	Motor Cycles (CBD)	5%
	8711.3020	Motor Cycles (Used)	200%
	8711.4011	Completed knocked down (CKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8711.4012	Semi knocked down (CKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8711.4013	Motor Cycles (CBD)	5%
	8711.4020	Motor Cycles (Used)	200%
	8711.5011	Completed knocked down (CKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8711.5012	Semi knocked down (CKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8711.5013	Motor Cycles (CBD)	5%
	8711.5020	Motor Cycles (Used)	200%
	8711.6020	Motor Cycles (Used Electric)	200%
	8711.4011	Completed knocked down (CKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8711.4012	Semi knocked down (CKD) to be assembled by domestic industry	5%
	8711.4013	Motor Cycles (CBD)	5%
	8711.5020	Motor Cycles (Used)	200%
87.16	Trailers and semi-trailers: other vehicles, not mechanically propelled: parts thereof:		
19.27	Trailers and semi-trailers of the caravan type, for housing or camping:		
	8716.1020	Used	200%
19.28	Self-loading or self-unloading trailers and semi-trailers for agricultural purposes:		
	8716.2020	Used	200%
19.29	Other trailers and semi-trailers for the transport of goods:		
Tanker trailers and tanker semi-trailers:			
	8716.3120	Used	200%
19.30	Other		
	8716.3920	Used	200%

Heading	Tariff Number	Description	Excise Rate on Value
19.31. Other trailers and semi-trailers			
	8716.4020	Used	200%
19.32. Other vehicles:			
Tar and pitch boilers, and similar vehicles ordinarily employed in the construction and maintenance of road:			
	8716.8012	Used	200%
19.33. Other:			
	8716.8092	Used	200%
19.34. Carnival and Festive Entertainment and Gambling Machine			
95.04 to 95.05	9504.2000 to 9505.9000	Carnival and festive entertainment, Gambling Machine, Playing Cards	20%
19.35. Smoking pipes and cigar or cigarette holders			
	9614.0010	Shisha pipes	20%
96.14	9614.0090	Smoking pipes (including pipe bowls) and cigar or cigarette holders, and parts thereof.	20%

ገርሃዥ ሰጠዎ ግተግሪ ደርድት